

መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ::

(ክላ.1.20020507)

መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ፥ ምዕራፍ : 1 ::

ምዕራፍ : 1 ::

1 ፤ አክሱብም ፥ ከሞተ ፥ በኋላ ፥ ሞጠብ ፥ በእስራኤል ፥ ላይ ፥ ዐመፀ ።

2 ፤ አካዝያስም ፥ በሰማርያ ፥ በሰገነቱ ፥ ላይ ፥ ሳለ ፥ ከዐይነ ፥ ርግቡ ፥ ወድቆ ፥ ታመመ ፤ ርሱም ፥ ፕ.ዱ. ፥ ከዚህም ፥ ደዌ ፥ እድን ፥ እንደ ፥ ኾነ ፥ የዐቃሮንን ፥ አምላክ ፥ ብዔልዜቡልን ፥ ጠይቁ ፥ ብሎ ፥ መልእክተኞቻችን ፥ ላክ ።

3 ፤ የእግዚአብሔርም ፥ መልአክ ፥ ቴስብያዊውን ፥ ኤልያስን ፥ ተነሣ ፥ የሰማርያን ፥ ንጉሥ ፥ መልእክተኞቻችን ፥ ለመገናኘት ፥ ውጣና ፥ የዐቃሮንን ፥ አምላክ ፥ ብዔልዜቡልን ፥ ትጠይቁ ፥ ዘንድ ፥ የምትኼዱት ፥ በእስራኤል ፥ ዘንድ ፥ አምላክ ፥ ስለሌለ ፥ ነውን ።

4 ፤ ስለዚህም ፥ እግዚአብሔር ፥ እንዲህ ፥ ይላል ፥ ትሞታለኝ ፥ እንጂ ፥ ከወጣኸበት ፥ ዐልጋ ፥ አትወርድም ፥ በላቸው ፥ አለው ። ኤልያስም ፥ ኼደ ።

5 ፤ መልእክተኞቻችንም ፥ ወደ ፥ አካዝያስ ፥ ተመለሱ ፥ ርሱም ፥ ለምን ፥ ተመለሳችኹ ፥ አላቸው ።

6 ፤ እነርሱም ፥ አንድ ፥ ሰው ፥ ሊገናኘን ፥ መጣና ፥ ፕ.ዱ. ፥ ወደላካችኹም ፥ ንጉሥ ፥ ተመልሳችኹ ፥ እግዚአብሔር ፥ እንዲህ ፥ ይላል ፥ የዐቃሮንን ፥ አምላክ ፥ ብዔልዜቡልን ፥ ትጠይቅ ፥ ዘንድ ፥ የላከኝ ፥ በእስራኤል ፥ ዘንድ ፥ አምላክ ፥ ስለሌለ ፥ ነውን ። ስለዚህ ፥ ትሞታለኝ ፥ እንጂ ፥ ከወጣኸበት ፥ ዐልጋ ፥ አትወርድም ፥ በሉት ፥ አለን ፥ አሉት ።

7 ፤ ርሱም ፥ ሊገናኛችኹ ፥ የወጣው ፥ ይህንን ፥ ቃል ፥ የነገራችኹ ፥ ሰው ፥ መልኩ ፥ ምን ፥ ይመስላል ፥ አላቸው ።

8 ፤ እነርሱም ፥ ሰውየው ፥ ጠጉራም ፥ ነው ፥ በወገቡም ፥ ጠፍሮ ፥ ታጥቆ ፥ ነበር ፥ አሉት ። ርሱም ፥ ቴስብያዊው ፥ ኤልያስ ፥ ነው ፥ አለ ።

9 ፤ ንጉሡም ፥ የዐምሳ ፥ አለቃውን ፥ ከዐምሳ ፥ ሰዎች ፥ ጋራ ፥ ሰደደ ፥ ወደ ፥ ርሱም ፥ ወጣ ፤ እንሆም ፥ በተራራ ፥ ራስ ፥ ላይ ፥ ተቀምጦ ፥ ነበር ። ርሱም ፥ የእግዚአብሔር ፥ ሰው ፥ ሆይ ፥ ንጉሡ ፥ ውረድ ፥ ይልካል ፥ አለው ።

10 ፤ ኤልያስም ፥ መልሶ ፥ የዐምሳ ፥ አለቃውን ፥ እኔስ ፥ የእግዚአብሔር ፥ ሰው ፥ እንደ ፥ ኾንኩ ፥ እሳት ፥ ከሰማይ ፥ ትውረድ ፥ አንተንም ፥ ዐምሳውንም ፥ ሰዎችኸን ፥ ትብላ ፥ አለው ። እሳትም ፥ ከሰማይ ፥ ወርዳ ፥ ርሱንና ፥ ዐምሳውን ፥ ሰዎቹን ፥ በላች ።

11 ፤ ደግሞም ፥ ሌላ ፥ የዐምሳ ፥ አለቃ ፥ ከዐምሳ ፥ ሰዎች ፥ ጋራ ፥ ላከበት ፤ ርሱም ፥ የእግዚአብሔር ፥ ሰው ፥ ሆይ ፥ ንጉሡ ፥ ፈጥነኝ ፥ ውረድ ፥ ይላል ፥ ብሎ ፥ ተናገረ ።

12 ፤ ኤልያስም ፥ እኔስ ፥ የእግዚአብሔር ፥ ሰው ፥ እንደ ፥ ኾንኩ ፥ እሳት ፥ ከሰማይ ፥ ትውረድ ፥ አንተንም ፥ ዐምሳውንም ፥ ሰዎችኸን ፥ ትብላ ፥ አለው ። የእግዚአብሔርም ፥ እሳት ፥ ከሰማይ ፥ ወርዳ ፥ ርሱንና ፥ ዐምሳውን ፥ ሰዎቹን ፥ በላች ።

13 ፤ ደግሞም ፥ ሦስተኛ ፥ የዐምሳ ፥ አለቃ ፥ ከዐምሳ ፥ ሰዎች ፥ ጋራ ፥ ሰደደ ፤ ሦስተኛውም ፥ የዐምሳ ፥ አለቃ ፥ ወጥቶ ፥ በኤልያስ ፥ ፊት ፥ በጉልበቱ ፥ ተንበረከከና ፥ የእግዚአብሔር ፥ ሰው ፥ ሆይ ፥ ነፍሴና ፥ የእነዚህ ፥ የዐምሳው ፥ ባሪያዎችኸ ፥ ነፍስ ፥ በፊትኸ ፥ የከበረች ፥ ትኹን ።

14 ፤ እንሆ ፥ እሳት ፥ ከሰማይ ፥ ወርዳ ፥ የፊተኛዎቹን ፥ ኹለቱን ፥ የዐምሳ ፥ አለቃዎችና ፥ ዐምሳ ፥ ዐምሳውን ፥ ሰዎቻቸውን ፥ በላች ፤ አኹን ፥ ግን ፥ ነፍሴ ፥ በፊትኸ ፥ የከበረች ፥ ትኹን ፥ ብሎ ፥ ለመነው ።

15 ፤ የእግዚአብሔርም ፥ መልአክ ፥ ኤልያስን ፥ ከርሱ ፥ ጋራ ፥ ውረድ ፥ አትፍራውም ፥ አለው ። ተነሥቶም ፥ ከርሱ ፥ ጋራ ፥ ወደ ፥ ንጉሡ ፥ ወረደ ።

16 ፤ ኤልያስም ፥ እግዚአብሔር ፥ እንዲህ ፥ ይላል ፥ የዐቃሮንን ፥ አምላክ ፥ ብዔልዜቡልን ፥ ትጠይቅ ፥ ዘንድ ፥

መልእክተኛዎችን ፡ ልከኻልና ፡ ትምታለኽ ፡ እንጂ ፡ ከወጣኸበት ፡ ዐልጋ ፡ አትወርድም ፡ አለው ።

17 ፤ ኤልያስም ፡ እንደተናገረው ፡ እንደእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ሞተ ። ልጅም ፡ አልነበረውምና ፡ በይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ በኢዮሳፍጥ ፡ ልጅ ፡ በኢዮራም ፡ በኸለተኛው ፡ ዓመት ፡ ወንድሙ ፡ ኢዮራም ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

18 ፤ አካዝያስ ፡ ያደረገው ፡ የቀረው ፡ ነገር ፡ በእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 2 ። _____

ምዕራፍ ፡ 2 ።

1 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፤ እግዚአብሔር ፡ ኤልያስን ፡ በዐውሎ ፡ ነፋስ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ሊያወጣው ፡ በወደደ ፡ ጊዜ ፡ ኤልያስ ፡ ከኤልሳዕ ፡ ጋራ ፡ ከገልገላ ፡ ተነሣ ።

2 ፤ ኤልያስም ፡ ኤልሳዕን ፡- እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ቤቴል ፡ ልኮኛልና ፡ በዚህ ፡ ቁይ ፡ አለው ። ኤልሳዕም ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በሕያው ፡ ነፍስኸም ፡ እምላለኹ ፡ አልለይኸም ፡ አለ ። ወደ ፡ ቤቴልም ፡ ወረዱ ።

3 ፤ በቤቴልም ፡ የነበሩ ፡ የነቢያት ፡ ልጆች ፡ ወደ ፡ ኤልሳዕ ፡ ወጥተው ፡- እግዚአብሔር ፡ ጌታኸን ፡ ከራስኸ ፡ ላይ ፡ ዛሬ ፡ እንዲወስደው ፡ ዐውቀኻልን ። አሉት ። ርሱም ፡- አዎን ፡ ዐውቄያለኹ ፤ ዝም ፡ በሉ ፡ አላቸው ።

4 ፤ ኤልያስም ፡- ኤልሳዕ ፡ ሆይ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ኢያሪኮ ፡ ልኮኛልና ፡ እባክኸ ፡ በዚህ ፡ ቁይ ፡ አለው ። ርሱም ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በሕያው ፡ ነፍስኸም ፡ እምላለኹ ፡ አልለይኸም ፡ አለ ።

5 ፤ ወደ ፡ ኢያሪኮም ፡ መጡ ። በኢያሪኮም ፡ የነበሩ ፡ የነቢያት ፡ ልጆች ፡ ወደ ፡ ኤልሳዕ ፡ ቀርበው ፡- እግዚአብሔር ፡ ጌታኸን ፡ ከራስኸ ፡ ላይ ፡ ዛሬ ፡ እንዲወስደው ፡ ዐውቀኻልን ። አሉት ። ርሱም ፡- አዎን ፡ ዐውቄያለኹ ፤ ዝም ፡ በሉ ፡ ብሎ ፡ መለሰ ።

6 ፤ ኤልያስም ፡- እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ዮርዳኖስ ፡ ልኮኛልና ፡ እባክኸ ፡ በዚህ ፡ ቁይ ፡ አለው ። ርሱም ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በሕያው ፡ ነፍስኸም ፡ እምላለኹ ፡ አልለይኸም ፡ አለ ። ኹለቱም ፡ ኹዱ ።

7 ፤ ከነቢያትም ፡ ልጆች ፡ ዐምላ ፡ ሰዎች ፡ ኹዱ ፡ በፊታቸውም ፡ ርቀው ፡ ቆሙ ፤ እነዚህም ፡ ኹለቱ ፡ በዮርዳኖስ ፡ ዳር ፡ ቆመው ፡ ነበር ።

8 ፤ ኤልያስም ፡ መገናኛገፊያውን ፡ ወስዶ ፡ ጠቀለለው ፡ ውሃውንም ፡ መታ ፡ ወዲህና ፡ ወዲያም ፡ ተከፈለ ፤ ኹለቱም ፡ በደረቅ ፡ ተሻገሩ ።

9 ፤ ከተሻገሩም ፡ በኳላ ፡ ኤልያስ ፡ ኤልሳዕን ፡- ከአንተ ፡ ሳልወሰድ ፡ አደርግልኸ ፡ ዘንድ ፡ የምትሻውን ፡ ለምን ፡ አለው ፤ ኤልሳዕም ፡- መንፈስኸ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ኹለት ፡ ዕጥፍ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ እለምንኻለኹ ፡ አለ ።

10 ፤ ርሱም ፡- አስቸጋሪ ፡ ነገር ፡ ለምነኻል ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ከአንተ ፡ ዘንድ ፡ በተወሰድኹ ፡ ጊዜ ፡ ብታየኝ ፡ ይኾንልኻል ፤ አለዚያ ፡ ግን ፡ አይኾንልኸም ፡ አለ ።

11 ፤ ሲኹዱም ፡- እያዘገመም ፡ ሲጫወቱ ፡ እንሆ ፡ የእሳት ፡ ሠረገላና ፡ የእሳት ፡ ፈረሶች ፡ በመካከላቸው ፡ ገብተው ፡ ከፈሏቸው ፤ ኤልያስም ፡ በዐውሎ ፡ ነፋስ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ወጣ ።

12 ፤ ኤልሳዕም ፡ አይቶ ፡- አባቴ ፡ አባቴ ፡ ሆይ ፡ የእስራኤል ፡ ሠረገላና ፡ ፈረሶኞች ፡ ብሎ ፡ ጮኸ ። ከዚያም ፡ ወዲያ ፡ አላየውም ፤ ልብሱንም ፡ ይዞ ፡ ከኹለት ፡ ተረተረው ።

13 ፤ ከኤልያስም ፡ የወደቀውን ፡ መገናኛገፊያ ፡ አነሣ ፡ ተመልሶም ፡ በዮርዳኖስ ፡ ዳር ፡ ቆመ ።

14 ፤ ከኤልያስም ፡ የወደቀውን ፡ መገናኛገፊያ ፡ ወስዶ ፡ ውሃውን ፡ መታና ። የኤልያስ ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወዴት ፡ ነው ። አለ ፤ ውሃውንም ፡ በመታ ፡ ጊዜ ፡ ወዲህና ፡ ወዲያ ፡ ተከፈለ ፤ ኤልሳዕም ፡ ተሻገረ ።

15 ፤ ከኢያሪኮም ፡ መጥተው ፡ በአንጻሩ ፡ የነበሩት ፡ የነቢያት ፡ ልጆች ፡ ባዩት ፡ ጊዜ ፡- የኤልያስ ፡ መንፈስ ፡ በኤልሳዕ ፡ ላይ ፡ ዐርፏል ፡ አሉ ። ሊገናኙትም ፡ መጥተው ፡ በፊቱ ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ተደፉ ።

16 ፤ እነርሱም ፡- እንሆ ፡ ከባሪያዎችኸ ፡ ጋራ ፡ ዐምላ ፡ ኅያላን ፡ ሰዎች ፡ አሉ ፤ የእግዚአብሔር ፡ መንፈስ ፡ አንሥቶ ፡ ወደ ፡ አንድ ፡ ተራራ ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ አንድ ፡ ሸለቆ ፡ ጥሎት ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ኹደው ፡ ጌታኸን ፡ ይፈልጉት ፡ ዘንድ ፡

እንለምንኻለን : አሉት :: ርሱም :- አትሰደዱ : አላቸው ::

17 ፤ እስኪያፍርም : ድረስ : ግድ : ባሉት : ጊዜ :- ስደዱ : አለ ፤ ፀምሳም : ሰዎች : ሰደዱ ፤ ሦስት : ቀንም : ፈልገው : አላገኙትም ::

18 ፤ በኢያሪኮም : ተቀምጦ : ሳለ : ወደ : ርሱ : ተመለሱ ፤ ርሱም :- አትኪዱ : አላልኳችኹምን ፡ አላቸው ::

19 ፤ የከተማዪቱም : ሰዎች : ኤልሳዕን :- እንሆ ፤ ጌታችን : እንደምታይ : የዚች : ከተማ : ኑሮ : መልካም : ነው ፤ ውሃው : ግን : ክፉ : ነው ፤ ምድሪቱም : ፍሬዋን : ትጨነግፋለች : አሉት ::

20 ፤ ርሱም :- ዐዲስ : ማሰሮ : አምጡልኝ ፤ ጨውም : ጨምሩበት : አለ ፤ ያንንም : አመጡለት ::

21 ፤ ውሃው : ወዳለበቱም : ምንጭ : ወጥቶ : ጨው : ጣለበትና :- እግዚአብሔር : እንዲህ : ይላል :- ይህን : ውሃ : ፈውሼዋለኹ ፤ ከዚህም : በኋላ : ሞትና : ጭንገፋ : አይኾንበትም : አለ ::

22 ፤ ኤልሳዕም : እንደተናገረው : ነገር : ውሃው : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ተፈውሷል ::

23 ፤ ከዚያም : ወደ : ቤቴል : ወጣ ፤ በመንገድም : ሲወጣ : ብላቴናዎች : ከከተማዪቱ : ወጥተው :: አንተ : መላጣ ፤ ውጣ ፤ አንተ : መላጣ ፤ ውጣ : ብለው : አፈዙበት ::

24 ፤ ዘወርም : ብሎ : አያቸው ፤ በእግዚአብሔርም : ስም : ረገማቸው ፤ ከዱርም : ኹለት : ደቦች : ወጥተው : ከብላቴናዎች : አርባ : ኹለቱን : ሰባበሯቸው ::

25 ፤ ከዚያም : ወደቀርሜሎስ : ተራራ : ኼደ ፤ ከዚያም : ወደ : ሰማርያ : ተመለሰ ::

_____ መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ፤ ምዕራፍ : 3 :: _____

ምዕራፍ : 3 ::

1 ፤ በይሁዳም : ንጉሥ : በኢዮሳፍጥ : በዐሥራ : ስምንተኛው : ዓመት : የአክሐብ : ልጅ : ኢዮራም : በእስራኤል : ላይ : በሰማርያ : መንገሥ : ገሮመረ ፤ ዐሥራ : ኹለትም : ዓመት : ነገሠ ::

2 ፤ በእግዚአብሔርም : ፊት : ክፉ : አደረገ ፤ ነገር : ግን ፤ አባቱ : ያሠራውን : የበዓልን : ሐውልት : አርቋልና ፤ እንደ : አባቱና : እንደ : እናቱ : አልነበረም ::

3 ፤ ነገር : ግን ፤ እስራኤልን : ባሳታቸው : በናባጥ : ልጅ : በኢዮርብዓም : ኅጢአት : ተያዘ ፤ ከርሱም : አልራቀም ::

4 ፤ የሞዑብም : ንጉሥ : ሞላ : ባለበጎች : ነበረ ፤ ለእስራኤልም : ንጉሥ : የመቶ : ሺሕ : ጠቦትና : የመቶ : ሺሕ : አውራ : በጎች : ጠጉር : ይገብርለት : ነበር ::

5 ፤ አክሐብም : ከሞተ : በኋላ : የሞዑብ : ንጉሥ : በእስራኤል : ንጉሥ : ላይ : ዐመፀ ::

6 ፤ በዚያም : ጊዜ : ንጉሡ : ኢዮራም : ከሰማርያ : ወጥቶ : እስራኤልን : ኸሉ : አሰለፈ ::

7 ፤ ወደይሁዳም : ንጉሥ : ወደ : ኢዮሳፍጥ :- የሞዑብ : ንጉሥ : ዐምታብኛልና ፤ ከእኔ : ጋራ : በሞዑብ : ላይ : ለሰልፍ : ትኼዳለኸን ፡ ብሎ : ላከ :: ርሱም :- እወጣለኹ ፤ እኔ : እንደ : አንተ : ሕዝቤም : እንደ : ሕዝብኸ ፤ ፈረሶቼም : እንደ : ፈረሶችኸ : ናቸው : አለ ::

8 ፤ ደግሞም :- በምን : መንገድ : እንኼዳለን ፡ አለ ፤ ርሱም :- በኤዶም ያስ : ምድረ : በዳ : መንገድ : ብሎ : መለሰ ::

9 ፤ የእስራኤል : ንጉሥና : የይሁዳ : ንጉሥ : የኤዶም ያስም : ንጉሥ : ኼዱ ፤ የሰባትም : ቀን : መንገድ : ዞሩ ፤ ለሰራዊቱና : ለተከተሏቸውም : እንስሳዎች : ውሃ : አልተገኘም ::

10 ፤ የእስራኤልም : ንጉሥ :- ወዮ! እግዚአብሔር : በሞዑብ : እጅ : አሳልፎ : ይሰጣቸው : ዘንድ : እነዚህን : ሦስቱን : ነገሥታት : ጠርቷልና ፤ ወዮ : አለ ::

11 ፤ ኢዮሳፍጥም :- በርሱ : እግዚአብሔርን : የምንጠይቅበት : የእግዚአብሔር : ነቢይ : በዚህ : አይገኝምን ፡ አለ :: ከእስራኤልም : ንጉሥ : ባሪያዎች : አንዱ :- በኤልያስ : እጅ : ላይ : ውሃ : ያፈሰ : የነበረው : የሣፋጥ : ልጅ : ኤልሳዕ : እዚህ : አለ : ብሎ : መለሰ ::

12 ፤ ኢየሳፍጥም ፡- የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ በርሱ ፡ ዘንድ ፡ ይገኛል ፡ አለ ። የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ ኢየሳፍጥ ፡ የኤዶምያስም ፡ ንጉሥ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ወረዱ ።

13 ፤ ኤልሳዕም ፡ የእስራኤልን ፡ ንጉሥ ፡- እኔ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ምን ፡ አለኝ ፡ ወዳባትኸና ፡ ወደእናትኸ ፡ ነቢያት ፡ ኺድ ፡ አለው ። የእስራኤልም ፡ ንጉሥ ። አይደለም ፡ በሞዑብ ፡ እጅ ፡ ይጥላቸው ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ እነዚህን ፡ ሦስት ፡ ነገሥታት ፡ ጠርቷል ፡ አለው ።

14 ፤ ኤልሳዕም ፡- በፊቱ ፡ የቆምኹት ፡ የሰራዊት ፡ ጌታ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! የይሁዳን ፡ ንጉሥ ፡ ኢየሳፍጥን ፡ ያላፈረኹ ፡ ብኸን ፡ ኖሮ ፡ አንተን ፡ ባልተመለከትኹና ፡ ባላየኹ ፡ ነበር ።

15 ፤ አኹንም ፡ ባለበገና ፡ አምጡልኝ ፡ አለ ። ባለበገናውም ፡ በደረደረ ፡ ጊዜ ፡ የእግዚአብሔር ፡ እጅ ፡ መጣችበት ፤

16 ፤ እንዲሁም ፡ አለ ፡- እግዚአብሔር ፡ እንዲሁ ፡ ይላል ፡- በዚህ ፡ ሸለቆ ፡ ኹሉ ፡ ጉድጓድ ፡ ቈፈሩ ።

17 ፤ እግዚአብሔርም ፡ እንዲሁ ፡ ይላል ፡- ነፋስ ፡ አታዩም ፡ ዝናብም ፡ አታዩም ፡ ይህ ፡ ሸለቆ ፡ ግን ፡ ውሃ ፡ ይሞላል ፤ እናንተም ፡ ከብቶቻችኹም ፡ እንሰላዎቻችኹም ፡ ትጠጣላችኹ ።

18 ፤ ይህም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዐይን ፡ ቀላል ፡ ነገር ፡ ነው ፤ ደግሞም ፡ ሞዐባውያንን ፡ በእጃችኹ ፡ አሳልፎ ፡ ይሰጣል ።

19 ፤ የተመሸጉትንና ፡ ያማሩትን ፡ ከተማዎች ፡ ኹሉ ፡ ትመታላችኹ ፡ የሚያፈሩትንም ፡ ዛፎች ፡ ኹሉ ፡ ትቈርጣላችኹ ፡ የውሃውንም ፡ ምንጮች ፡ ኹሉ ፡ ትደፍናላችኹ ፡ መልካሞችንም ፡ ዕርሻዎች ፡ ኹሉ ፡ በድንጋይ ፡ ታበላሻላችኹ ።

20 ፤ በነጋውም ፡ የቀረባን ፡ ጊዜ ፡ ሲደርስ ፡ እንሆ ፡ ውሃ ፡ በኤዶምያስ ፡ መንገድ ፡ መጣ ፡ ምድሪቱም ፡ ውሃ ፡ ሞላች ።

21 ፤ ሞዐባውያንም ፡ ኹሉ ፡ ነገሥታት ፡ ሊወንቸው ፡ እንደ ፡ መጡ ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ በወገባቸው ፡ ሰይፍ ፡ የሚታጠቁ ፡ ኹሉ ፡ ተሰበሰቡ ፤ ወጥተውም ፡ በአገሩ ፡ ድንበር ፡ ላይ ፡ ቆሙ ።

22 ፤ ማልደውም ፡ ተነሡ ፤ ፀሐይም ፡ በውሃው ፡ ላይ ፡ አንጸባረቀ ፡ ሞዐባውያንም ፡ በፊታቸው ፡ ውሃው ፡ እንደ ፡ ደም ፡ ቀልቶ ፡ አዩና ፡- ይህ ፡ ደም ፡ ነው ፤

23 ፤ በርግጥ ፡ ነገሥታት ፡ ርስ ፡ በርሳቸው ፡ ተዋጉ ፡ ርስ ፡ በርሳቸውም ፡ ተጋደሉ ፤ ሞዐብ ፡ ሆይ ፡ እንግዲህ ፡ ወደ ፡ ምርኮክ ፡ ኺድ ፡ አሉ ።

24 ፤ ወደእስራኤል ፡ ሰፈር ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ እስራኤላውያን ፡ ተነሥተው ፡ ሞዐባውያንን ፡ መቱ ፡ እነርሱም ፡ ከፊታቸው ፡ ሸሹ ፤ ሞዐባውያንንም ፡ እየመቱ ፡ ወደ ፡ አገሩ ፡ ውስጥ ፡ ገቡ ።

25 ፤ ከተማዎችንም ፡ አፈረሱ ፤ በመልካሞቹም ፡ ዕርሻዎች ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ እስኪሞሉ ፡ ድረስ ፡ እያንዳንዱ ፡ ሰው ፡ አንድ ፡ አንድ ፡ ድንጋይ ፡ ይጥል ፡ ነበር ፤ የውሃውንም ፡ ምንጮች ፡ ኹሉ ፡ ደፈኑ ፡ የሚያፈሩትንም ፡ ዛፎች ፡ ኹሉ ፡ ቈረጡ ፤ የቂርሐራሴትን ፡ ድንጋዮች ፡ ብቻ ፡ አስቀሩ ፤ ባለ ፡ ወንጭፎች ፡ ግን ፡ ከሰው ፡ መቷት ።

26 ፤ የሞዐብም ፡ ንጉሥ ፡ ሰልፍ ፡ እንደ ፡ በረታበት ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ ሰይፍ ፡ የሚመዘኑ ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ወሰደ ፡ ወደኤዶምያስም ፡ ንጉሥ ፡ ያልፉ ፡ ዘንድ ፡ ሞከሩ ፤ አልቻሉምም ።

27 ፤ በዚያም ፡ ጊዜ ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ንጉሥ ፡ የሚኾነውን ፡ የበኸር ፡ ልጁን ፡ ወሰዶ ፡ ለሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ በቅጥሩ ፡ ላይ ፡ አቀረበው ። በእስራኤልም ፡ ዘንድ ፡ ታላቅ ፡ ቀጣ ፡ ኾነ ፤ ከዚያም ፡ ርቀው ፡ ወደ ፡ ምድራቸው ፡ ተመለሱ ።

መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 4 ።

ምዕራፍ ፡ 4 ።

1 ፤ ከነቢያትም ፡ ወገን ፡ ሚስቶች ፡ አንዲት ፡ ሴት ። ባሌ ፡ ባሪያኸ ፡ ሞቷል ፤ ባሪያኸም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ይፈራ ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ አንተ ፡ ታውቃለኸ ፤ ባለዕዳ ፡ ልጆቼን ፡ ባሪያዎች ፡ አድርጎ ፡ ሊወስዳቸው ፡ መጥቷል ፡ ብላ ፡ ወደ ፡ ኤልሳዕ ፡ ጮኸች ።

2 ፤ ኤልሳዕም ፡- አደርግልኸ ፡ ዘንድ ፡ ምን ፡ ትሻለኸ ፡ በቤትኸ ፡ ያለውን ፡ ንገሪኝ ፡ አላት ። ርሷም ፡- ለእኔ ፡ ለባሪያኸ ፡ ከዘይት ፡ ማሰሮ ፡ በቀር ፡ በቤቴ ፡ አንዳች ፡ የለኝም ፡ አለች ።

3 ፤ ርሱም ፡- ኹደሽ ፡ ከጎረቤቶቻቸው ፡ ኹሉ ፡ ከሜዳ ፡ ባዶ ፡ ማድጋዎችን ፡ ተዋሺ ፤ አታሳንሻቸውም ፡ አላት ።

4 ፤ ገብተሽም ፡ ከአንቸና ፡ ከልጆቻችን ፡ በኳላ ፡ በሩን ፡ ዝጊ ፡ ወደ ፡ እነዚህም ፡ ማድጋዎች ፡ ኹሉ ፡ ዘይቱን ፡ ገልብጨ ፤ የሞላውንም ፡ ፈቀቅ ፡ አድርገ ፡ አለ ።

5 ፤ እንዲሁም ፡ ከርሱ ፡ ኹዳ ፡ በሩን ፡ ከርሷና ፡ ከልጆቿ ፡ በኳላ ፡ ዘጋች ፤ እነርሱም ፡ ማድጋዎቹን ፡ ወደ ፡ ርሷ ፡ ያመጡ ፡ ነበር ፡ ርሷም ፡ ትገለብጥ ፡ ነበር ።

6 ፤ ማድጋዎቹም ፡ በሞሉ ፡ ጊዜ ፡ ልጇን ፡- ደግሞም ፡ ማድጋ ፡ አምጣልኝ ፡ አለችው ፤ ርሱም ፡- ሌላ ፡ ማድጋ ፡ የለም ፡ አላት ፤ ዘይቱም ፡ ቆመ ።

7 ፤ መጥታም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ ነገረችው ፤ ርሱም ፡- ኹደሽ ፡ ዘይቱን ፡ ሸጨ ፡ ለባለዕዳውም ፡ ክፈዬ ፤ አንቸና ፡ ልጆቻችንም ፡ ከተረፈው ፡ ተመገቡ ፡ አለ ።

8 ፤ አንድ ፡ ቀንም ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤ ኤልሳዕ ፡ ወደ ፡ ሱነም ፡ ዐለፈ ፡ በዚያም ፡ ታላቅ ፡ ሴት ፡ ነበረች ፤ እንጀራ ፡ ይበላ ፡ ዘንድ ፡ የግድ ፡ አለችው ፤ በዚያም ፡ ባለፈ ፡ ቀጥር ፡ እንጀራ ፡ ሊበላ ፡ ወደዚያ ፡ ይገባ ፡ ነበር ።

9 ፤ ለባሏም ፡- ይህ ፡ በእኛ ፡ ዘንድ ፡ ኹልጊዜ ፡ የሚያልፈው ፡ ቅዱስ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ዐውቃለኹ ።

10 ፤ ትንሽ ፡ ሴት ፡ በሰገነቱ ፡ ላይ ፡ እንሥራ ፤ በዚያም ፡ ዐልጋ ፡ ጠረጴዛ ፡ ወንበርና ፡ መቅረዝ ፡ እናኑርለት ፤ ወደ ፡ እኛም ፡ ሲመጣ ፡ ወደዚያ ፡ ይገባል ፡ አለችው ።

11 ፤ አንድ ፡ ቀንም ፡ ወደዚያ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ገብቶ ፡ በዚያ ፡ ዐረፈ ።

12 ፤ ሎሌውንም ፡ ግያዝን ፡- ይህችን ፡ ሱነማዊት ፡ ጥራ ፡ አለው ።

13 ፤ በጠራትም ፡ ጊዜ ፡ በፊቱ ፡ ቆመች ። ርሱም ፡- እንሆ ፡ ይህን ፡ ኹሉ ፡ ዐሳብ ፡ ዐሳብሽልኝ ፤ አኹንስ ፡ ምን ፡ ላድርግልሽ ፡ ለንጉሥ ፡ ወይስ ፡ ለሰራዊት ፡ አለቃ ፡ ልንገርልሽን ፡ በላት ፡ አለው ፤ ርሷም ፡- እኔ ፡ በወገኔ ፡ መካከል ፡ ተቀምጫለኹ ፡ ብላ ፡ መለሰች ።

14 ፤ ርሱም ፡- እንግዲህ ፡ ምን ፡ እናድርግላት ፡ አለ ። ግያዝም ፡- ልጅ ፡ የላትም ፤ ባሏም ፡ ሸምግሏል ፡ ብሎ ፡ መለሰ ።

15 ፤ ርሱም ፡- ጥራት ፡ አለ ። በጠራትም ፡ ጊዜ ፡ በደጃፉ ፡ ቆመች ።

16 ፤ ርሱም ፡- በሚመጣው ፡ ዓመት ፡ በዚህ ፡ ወራት ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ትታቀፈያለሽ ፡ አለ ፤ ርሷም ፡- አይደለም ፡ ጌታዬ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ ሆይ ፡ ባሪያኸን ፡ እንዳትዋሻት ፡ እለምንኻለኹ ፡ አለች ።

17 ፤ ሴቲቱም ፡ ፀነሰች ፡ በዚያም ፡ ወራት ፡ በዐዲሱ ፡ ዓመት ፡ ኤልሳዕ ፡ እንዳላት ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወለደች ።

18 ፤ ሕፃኑም ፡ አደገ ፡ አንድ ፡ ቀንም ፡ እኸል ፡ ዐጫጆች ፡ ወዳሉበት ፡ ወደ ፡ አባቱ ፡ ወጣ ።

19 ፤ አባቱንም ፡- ራሴን ፡ ራሴን ፡ አለው ፤ ርሱም ፡ ሎሌውን ፡- ተሸክመኸ ፡ ወደ ፡ እናቱ ፡ ውሰደው ፡ አለው ።

20 ፤ አንሥቶም ፡ ወደ ፡ እናቱ ፡ ወሰደው ፤ በጉልበቷም ፡ ላይ ፡ እስከ ፡ ቀትር ፡ ድረስ ፡ ተቀመጠ ፡ ሞተም ።

21 ፤ ወጥታም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ ዐልጋ ፡ ላይ ፡ አጋደመችው ፡ በሩንም ፡ ዘግታበት ፡ ወጣች ።

22 ፤ ባሏም ፡ ጠርታ ፡- ወደእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ በፍጥነት ፡ ደርሼ ፡ እመለስ ፡ ዘንድ ፡ አንድ ፡ ሎሌና ፡ አንድ ፡ አህያ ፡ ላክልኝ ፡ አለችው ።

23 ፤ ርሱም ፡- መባቻ ፡ ወይም ፡ ሰንበት ፡ ያይደለ ፡ ዛሬ ፡ ለምን ፡ ትኹጂበታለሽ ፡ አለ ። ርሷም ፡- ደኅና ፡ ነው ፡ አለች ።

24 ፤ አህያውንም ፡ አስጭና ፡ ሎሌዋን ፡- ንዳ ፡ ኹድ ፤ እኔ ፡ ሳላገኸክ ፡ አታዘግየኝ ፡ አለችው ።

25 ፤ እንዲሁም ፡ ኹደች ፡ ወደእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡ ወደቀርሜሎስ ፡ ተራራ ፡ መጣች ። የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡ ከሩቅ ፡ ባያት ፡ ጊዜ ፡ ሎሌውን ፡ ግያዝን ፡ እንሂት ፡ ሱነማዊቲቱ ፡ መጣች ፤

26 ፤ ትቀበላትም ፡ ዘንድ ፡ ፍጥና ፡- በደኅናሽ ፡ ነውን ፡ ባልሽ ፡ ደኅና ፡ ነውን ፡ ልጅሽስ ፡ ደኅና ፡ ነውን ፡ በላት ፡ አለው ። ርሷም ፡- ደኅና ፡ ነው ፡ አለች ።

27 ፤ ወደ ፡ ተራራው ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ በመጣች ፡ ጊዜ ፡ እግሮቹን ፡ ጨበጠች ፤ ግያዝም ፡ ሊያርቃት ፡ ቀረበ ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡- ነፍሷ ፡ ዐዘናለችና ፡ ተዋቅ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ያንን ፡ ከእኔ ፡ ሰውሮታል ፡ አልነገረኝምም ፡ አለ ።

28 ፤ ርሷም ፡- በእውኑ ፡ ከጌታዬ ፡ ልጅን ፡ ለመንኲን ፡ እኔም ፡ አታታላኝ ፡ አላልኩክምን ፡ አለች ።

29 ፤ ግያዝም ፡- ወገብኸን ፡ ታጠቅ ፡ በትራንም ፡ በእጅክ ፡ ይዘክ ፡ ኸድ ፤ ሰውም ፡ ብታገኝ ፡ ሰላም ፡ አትበል ፡ ርሱም ፡ ሰላም ፡ በልክ ፡ አትመልስለት ፤ በትራንም ፡ በሕፃኑ ፡ ፊት ፡ ላይ ፡ አኑር ፡ አለው ።

30 ፤ የሕፃኑም ፡ እናት ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በሕያው ፡ ነፍሰኸም ፡ እምላለኸ! አልተውኸም ፡ አለች ፤ ተነሥቶም ፡ ተከተላት ።

31 ፤ ግያዝም ፡ ቀደማቸው ፡ በትራንም ፡ በሕፃኑ ፡ ፊት ፡ ላይ ፡ አናረው ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ድምፅ ፡ ወይም ፡ መስማት ፡ አልነበረም ፤ ርሱንም ፡ ሊገናኘው ፡ ተመልሶ ፡- ሕፃኑ ፡ አልነቃም ፡ ብሎ ፡ ነገረው ።

32 ፤ ኤልሳዕም ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፡ ሕፃኑ ፡ ሞቶ ፡ በዐልጋው ፡ ላይ ፡ ተጋድሞ ፡ ነበር ።

33 ፤ ገብቶም ፡ በሩን ፡ ከኹለቱ ፡ በኸላ ፡ ዘጋ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ጸለየ ።

34 ፤ መጥቶም ፡ በሕፃኑ ፡ ላይ ፡ ተኛ ፤ አፉንም ፡ በአፉ ፡ ዐይኑንም ፡ በዐይኑ ፡ እጁንም ፡ በእጁ ፡ ላይ ፡ አድርጎ ፡ ተጋደመበት ፤ የሕፃኑም ፡ ገላ ፡ ሞቀ ።

35 ፤ ተመልሶም ፡ በቤቱ ፡ ውስጥ ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ወዲህና ፡ ወዲያ ፡ ተመላለሰ ፤ ደግሞም ፡ ወጥቶ ፡ ሰባት ፡ ጊዜ ፡ በሕፃኑ ፡ ላይ ፡ ተጋደመ ፤ ሕፃኑም ፡ ዐይኖቹን ፡ ከፈተ ።

36 ፤ ግያዝም ፡ ጠርቶ ፡- ይህችን ፡ ሱነማዊት ፡ ጥራ ፡ አለው ። ጠራትም ፡ ወደ ፡ ርሱም ፡ በገባች ፡ ጊዜ ፡- ልጅኸን ፡ አንሥተሽ ፡ ውሰጂ ፡ አላት ።

37 ፤ ገብታም ፡ በእግሩ ፡ አጠገብ ፡ ወደቀች ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ ተደፋች ፤ ልጇንም ፡ አንሥታ ፡ ወጣች ።

38 ፤ ኤልሳዕም ፡ ዳግመኛ ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ መጣ ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ ራብ ፡ ነበረ ፤ የነቢያትም ፡ ልጆች ፡ በፊቱ ፡ ተቀምጠው ፡ ነበር ፡ ሎሌውንም ፡- ታላቁን ፡ ምንቸት ፡ ጣድ ፡ ለነቢያት ፡ ልጆችም ፡ ወጥ ፡ ሥራ ፡ አለው ።

39 ፤ አንዱም ፡ ቅጠላቅጠል ፡ ያመጣ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ሜዳ ፡ ወጣ ፡ የምድረ ፡ በዳውንም ፡ ሐረግ ፡ አገኘ ፡ ከዚያም ፡ የበረሐ ፡ ቅል ፡ ሰበሰበ ፡ ልብሱንም ፡ ሞልቶ ፡ ተመለሰ ፡ መትሮም ፡ በወጡ ፡ ምንቸት ፡ ውስጥ ፡ ጨመረው ፤ ምን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ግን ፡ አላወቁም ።

40 ፤ ሰዎቹም ፡ ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ ቀዱ ፤ ወጡንም ፡ በቀመሱ ፡ ጊዜ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ ሆይ ፡ በምንቸቱ ፡ ውስጥ ፡ ሞት ፡ አለ ፡ ብለው ፡ ጮኹ ፤ ይበሉም ፡ ዘንድ ፡ አልቻሉም ።

41 ፤ ርሱም ፡- ዱቄት ፡ አምጡልኝ ፡ አለ ፤ በምንቸቱም ፡ ውስጥ ፡ ጥሎ ፡- ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ ለሕዝቡ ፡ ቅዱ ፡ አለ ። በምንቸቱም ፡ ውስጥ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አልተገኘም ።

42 ፤ አንድ ፡ ሰውም ፡ ከበዓልሻሊሻ ፡ የበኩራቱን ፡ እንጀራ ፡ ኻያ ፡ የገብሰ ፡ እንጀራ ፡ የእኸልም ፡ እሸት ፡ በአቀላማዳ ፡ ይዞ ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ መጣ ፤ ርሱም ፡- ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ ለሕዝቡ ፡ ሰጣቸው ፡ አለ ።

43 ፤ ሎሌውም ፡- ይህን ፡ እንዴት ፡ አድርጌ ፡ ለመቶ ፡ ሰው ፡ እሰጣለኸ ። አለ ። ርሱም ፡- ይበላሉ ፡ ያተርፋሉም ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ተናግሯልና ፡ ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ ለሕዝቡ ፡ ሰጣቸው ፡ አለ ።

44 ፤ እንዲሁም ፡ በፊታቸው ፡ አኖረው ፡ እንደእግዚአብሔርም ፡ ቃል ፡ በሉ ፡ አተረፉም ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 5 ። _____

ምዕራፍ ፡ 5 ።

1 ፤ የሶርያ ፡ ንጉሥ ፡ ሰራዊት ፡ አለቃ ፡ ንዕማንም ፡ እግዚአብሔር ፡ በርሱ ፡ እጅ ፡ ለሶርያ ፡ ደኅንነትን ፡ ስለ ፡ ሰጠ ፡ በጌታው ፡ ዘንድ ፡ ታላቅ ፡ ክቡር ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ደግሞም ፡ ጽኑዕ ፡ ኅያል ፡ ነበረ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ለምጻም ፡ ነበረ ።

2 ፤ ከሰርዖውያንም : አገር : አደጋ : ጣዮች : ወጥተው : ነበር ፤ ከእስራኤልም : ምድር : ታናሽ : ብላቴና : ሴት : ማርከው : ነበር ፤ የንዕንንም : ሚስት : ታገለግል : ነበር ።

3 ፤ እመቤቷንም :- ጌታዬ : በሰማርያ : ካለው : ከነቢዩ : ፊት : ቢደርስ : ኖሮ : ከለምጹ : በፈወሰው : ነበር : አለቻት ።

4 ፤ ንዕንንም : ገብቶ : ለጌታው ። ከእስራኤል : አገር : የኾነች : አንዲት : ብላቴና : እንዲህና : እንዲህ : ብላለች : ብሎ : ነገረው ።

5 ፤ የሰርዖም : ንጉሥ : ንዕንን :- ኸድ : ለእስራኤል : ንጉሥ : ደብዳቤ : አልካለኸ : አለው ። ርሱም : ኸደ ፤ ሀሥርም : መክሊት : ብር ፤ ስድስት : ሺሕም : ወርቅ ፤ ሀሥርም : መለወጫ : ልብስ : በእጁ : ወሰደ ።

6 ፤ ለእስራኤልም : ንጉሥ :- ይህች : ደብዳቤ : ወዳንተ : ስትደርስ : ባሪያዬን : ንዕንንን : ከለምጹ : ትፈውሰው : ዘንድ : እንደ : ሰደድኸልኸ : ዕውቅ : የሚል : ደብዳቤ : ወሰደ ።

7 ፤ የእስራኤልም : ንጉሥ : ደብዳቤውን : ባነበበ : ጊዜ : ልብሱን : ቀዶ :- ሰውን : ከለምጹ : እፈውስ : ዘንድ : ይህ : ሰው : ወደ : እኔ : መስደዱ : እኔ : በእውኑ : ለመግደልና : ለማዳን : የምችል : አምላክ : ኾኜ : ነውን ። ተመልከቱ ፤ የጠብ : ምክንያትም : እንደሚፈልግብኝ : እዩ : አለ ።

8 ፤ የእግዚአብሔርም : ሰው : ኤልሳዕ : የእስራኤል : ንጉሥ : ልብሱን : እንደ : ቀደደ : በሰማ : ጊዜ :- ልብስክን : ለምን : ቀደድኸ ። ወደ : እኔ : ይምጣ ፤ በእስራኤልም : ዘንድ : ነቢይ : እንዳለ : ያውቃል : ብሎ : ወደ : ንጉሡ : ላከ ።

9 ፤ ንዕንንም : በፈረሰና : በሠረገላው : መጣ ፤ በኤልሳዕም : ቤት : ደጃፍ : ውጭ : ቆመ ።

10 ፤ ኤልሳዕም :- ኸድ ፤ በዮርዳኖስም : ሰባት : ጊዜ : ታጠብ ፤ ሥጋኸም : ይፈወሳል ፤ አንተም : ንጹሕ : ትኾናለኸ : ብሎ : ወደ : ርሱ : መልእክተኛ : ላከ ።

11 ፤ ንዕንን : ግን : ተቈጥቶ : ኸደ ፤ እንዲህም : አለ :- እንሆ ፤ ወደ : እኔ : የሚመጣ ፤ ቆሞም : የአምላኩን : የእግዚአብሔርን : ስም : የሚጠራ ፤ የለምጹንም : ስፍራ : በእጁ : ዳሶ : የሚፈውሰኝ : መስሎኝ : ነበር ።

12 ፤ የደማስቆ : ወንዞች : አባና¹⁶⁹ ፤ ፋርፋ¹⁷⁰ : ከእስራኤል : ውሃዎች : ኹሉ : አይሻሉምን ። በእነርሱስ : ውስጥ : መታጠብና : መንጸት : አይቻለኝም : ኖሯልን ። ዘወርም : ብሎ : ተቈጥቶ : ኸደ ።

13 ፤ ባሪያዎቹም : ቀርበው ። አባት : ሆይ ፤ ነቢዩ : ታላቅ : ነገርስ : እንኳ : ቢነግርኸ : ኖሮ : ባደረግኸው : ነበር ፤ ይልቁንስ ። ታጠብና : ንጹሕ : ኹን : ቢልኸ : እንዴት : ነዋ! ብለው : ተናገሩት ።

14 ፤ ወረደም ፤ የእግዚአብሔርም : ሰው : እንደ : ተናገረው : በዮርዳኖስ : ሰባት : ጊዜ : ብቅ : ጥልቅ : አለ ፤ ሥጋውም : እንደ : ገና : እንደ : ትንሽ : ብላቴና : ሥጋ : ኾኖ : ተመለሰ ፤ ንጹሕም : ኾነ ።

15 ፤ ርሱም : ከጭፍራው : ኹሉ : ጋራ : ወደእግዚአብሔር : ሰው : ተመለሰ ፤ ወጥቶም : በፊቱ : ቆመና :- እንሆ ፤ ከእስራኤል : ዘንድ : በቀር : በምድር : ኹሉ : አምላክ : እንደሌለ : ዐውቅኸ ፤ አኹንም : ከባሪያኸ : በረከት : ትቀበል : ዘንድ : እለምንካለኸ : አለ ።

16 ፤ ርሱም :- በፊቱ : የቆምኸት : ሕያው : እግዚአብሔርን! አልቀበልም : አለ ። ይቀበለውም : ዘንድ : ግድ : አለው ፤ ርሱ : ግን : እንቢ : አለ ።

17 ፤ ንዕንንም :- እኔ : ባሪያኸ : ከእንግዲህ : ወዲህ : ከእግዚአብሔር : በቀር : ለሌላዎች : አማልክት : የሚቃጠል : መሥዋዕት : ወይም : ሌላ : መሥዋዕት : አላቀርብምና : ኹሉት : የበቅሎ : ጭነት : ዐፈር : እንድወስድ : ዕሺ : ትለኝ : ዘንድ : እለምንካለኸ ።

18 ፤ እግዚአብሔርም : ለእኔ : ለባሪያኸ : በዚህ : ነገር : ብቻ : ይቅር : ይበለኝ ፤ ጌታዬ : በዚያ : ይሰግድ : ዘንድ : እጄን : ተደግጮ : ወደሬሞን : ቤት : በገባ : ጊዜ ፤ እኔም : በሬሞን : ቤት : በሰገድኸ : ጊዜ ፤ እግዚአብሔር : በዚህ : ነገር : ለእኔ : ለባሪያኸ : ይቅር : ይበለኝ : አለ ።

19 ፤ ርሱም :- በደኅና : ኸድ : አለው ። አንድ : አግድመትም : ያኸል : ከርሱ : ራቀ ።

169 ዕብ. ፤ አባናህ ።
170 ዕብ. ፤ ፋርፋር : (የተፈረፈረ) ።

20 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡ ሎሌ ፡ ግድዝ ፡- ጌታዬ ፡ ሰርደዊውን ፡ ይህን ፡ ንዕማንን ፡ ማረው ፡ ካመጣለትም ፡ ነገር ፡ ምንም ፡ አልተቀበለም ፤ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በስተኳላው ፡ እሮጣለኹ ፡ ከርሱም ፡ አንዳች ፡ እወስዳለኹ ፡ አለ ።

21 ፤ ግድዝም ፡ ንዕማንን ፡ ተከተለው ፤ ንዕማንም ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ሲሮጥ ፡ ባየው ፡ ጊዜ ፡ ሊገናኘው ፡ ከሠረገላው ፡ ወርዶ ፡- ኹሉ ፡ ደኅና ፡ ነውን ፡ አለው ።

22 ፤ ርሱም ፡- ደኅና ፡ ነው ። አኹን ፡ ከነቢያት ፡ ወገን ፡ የኹነት ፡ ኹለት ፡ ጉልማሳዎች ፡ ከተራራማው ፡ ከኤፍሬም ፡ አገር ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ መጥተዋል ፤ አንድ ፡ መክሊት ፡ ብርና ፡ ኹለት ፡ መለወጫ ፡ ልብስ ፡ ትሰጣቸው ፡ ዘንድ ፡ እለምንካለኹ ፡ ብሎ ፡ ጌታዬ ፡ ላከኝ ፡ አለ ።

23 ፤ ንዕማንም ፡- ኹለት ፡ መክሊት ፡ ትወስድ ፡ ዘንድ ፡ ይፈቀድልክ ፡ አለ ፤ ግድ ፡ አለውም ፤ ኹለቱንም ፡ መክሊት ፡ ብር ፡ በኹለት ፡ ከረጢት ፡ ውስጥ ፡ አሰረና ፡ ከኹለት ፡ መለወጫ ፡ ልብስ ፡ ጋራ ፡ ለኹለት ፡ ሎሌዎቹ ፡ አስያዘ ፤ እነርሱም ፡ ተሸክመው ፡ በፊቱ ፡ ኹዱ ።

24 ፤ ወደ ፡ ከሠረገላውም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ከእጃቸው ፡ ወስዶ ፡ በቤቱ ፡ ውስጥ ፡ አኖራቸው ፤ ሰዎቹንም ፡ አሰናበተ ፡ እነርሱም ፡ ኹዱ ።

25 ፤ ርሱ ፡ ግን ፡ ገብቶ ፡ በጌታው ፡ ፊት ፡ ቆመ ፤ ኤልሳዕም ፡- ግድዝ ፡ ሆይ ፡ ከወዴት ፡ መጣክ ፡ አለው ። ርሱም ፡- እኔ ፡ ባሪያክ ፡ ወዴትም ፡ አልኹድኹም ፡ አለ ።

26 ፤ ርሱም ፡- ያ ፡ ሰው ፡ ከሠረገላው ፡ ወርዶ ፡ ሊቀበልክ ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ ልቤ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ አልኹደምን ፡ ብሩንና ፡ ልብሱን ፡ የወይራውንና ፡ የወይኑን ፡ ቦታ ፡ በጎችንና ፡ በሬዎችን ፡ ወንዶችንና ፡ ሴቶችን ፡ ባሪያዎች ፡ ትቀበል ፡ ዘንድ ፡ ይህ ፡ ጊዜው ፡ ነውን ።

27 ፤ እንግዲህስ ፡ የንዕማን ፡ ለምጽ ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ ለዘለዓለምም ፡ በዘርክ ፡ ላይ ፡ ይጣበቃል ፡ አለው ። እንደ ፡ በረዶም ፡ ለምጻም ፡ ኹኖ ፡ ከርሱ ፡ ዘንድ ፡ ወጣ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 6 ። _____

ምዕራፍ ፡ 6 ።

1 ፤ የነቢያትም ፡ ልጆች ፡ ኤልሳዕን ፡- እንሆ ፡ በፊትክ ፡ የምንቀመጥበት ፡ ስፍራ ፡ ጠሰናል ።

2 ፤ ወደ ፡ ዮርዳኖስም ፡ እንኹድ ፡ ከእኛም ፡ እያንዳንዱ ፡ ከዚያ ፡ ምሰሶ ፡ ያምጣ ፡ የምንቀመጥበትንም ፡ ስፍራ ፡ በዚያ ፡ እንሥራ ፡ አሉት ፤ ርሱም ፡- ኹዱ ፡ አለ ።

3 ፤ ከነርሱም ፡ አንዱ ፡- አንተ ፡ ደግሞ ፡ ከእኛ ፡ ከባሪያዎቻችን ፡ ጋራ ፡ ለመኹድ ፡ ፍቀድ ፡ አለ ። ርሱም ፡- እኹዳለኹ ፡ አለ ።

4 ፤ ከነርሱም ፡ ጋራ ፡ ኹደ ፤ ወደ ፡ ዮርዳኖስም ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ፡ ዕንጨት ፡ ቈረጡ ።

5 ፤ ከነርሱም ፡ አንዱ ፡ ምሰሶውን ፡ ሲቈርጥ ፡ የምሣሩ ፡ ብረት ፡ ወደ ፡ ውሃው ፡ ውስጥ ፡ ወደቀ ፤ ርሱም ፡- ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ወየው! ወየው! የተዋሰኹት ፡ ነበረ ፡ ብሎ ፡ ጮኸ ።

6 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡- የወደቀው ፡ ወዴት ፡ ነው ፡ አለ ፡ ስፍራውንም ፡ አሳየው ፤ ዕንጨትም ፡ ቈርጦ ፡ በዚያ ፡ ጣለው ፡ ብረቱም ፡ ተንሳፈፈ ።

7 ፤ ርሱም ፡- ውስደው ፡ አለ ፤ እጁንም ፡ ዘርግቶ ፡ ወሰደው ።

8 ፤ የሰርደም ፡ ንጉሥ ፡ ከእስራኤል ፡ ጋራ ፡ ይዋጋ ፡ ነበር ፤ ከባሪያዎቹም ፡ ጋራ ፡ ተማክሮ ፡- በዚህ ፡ ተደብቀን ፡ እንሰፍራለን ፡ አለ ።

9 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡- ሰርደውያን ፡ በዚያ ፡ ተደብቀዋልና ፡ በዚያ ፡ ስፍራ ፡ እንዳታልፍ ፡ ተጠንቀቅ ፡ ብሎ ፡ ወደእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ ላከ ።

10 ፤ የእስራኤልም ፡ ንጉሥ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ ወደነገረው ፡ ስፍራ ፡ ሰደደ ፤ አንድ ፡ ጊዜም ፡ ሳይኾን ፡ ኹለት ፡ ጊዜም ፡ ሳይኾን ፡ በዚያ ፡ ራሱን ፡ አዳነ ።

11 ፤ የሶርያም : ንጉሥ : ልብ : ስለዚህ : እጅግ : ታወከ ፤ ባሪያዎቹንም : ጠርቶ :- ከእኛ : ዘንድ : ከእስራኤል : ንጉሥ : ጋራ : የተወዳጀ : እንዳለ : አትነግሩኝምን ። አላቸው ።

12 ፤ ከባሪያዎቹም : አንዱ :- ጌታዬ : ሆይ ፥ እንዲህ : እኮ : አይደለም ፤ ነገር : ግን ፥ በዕልፍኝኸ : ውስጥ : ኾነኸ : የምትናገረውን : በእስራኤል : ዘንድ : ያለ : ነቢይ : ኤልሳዕ : ለእስራኤል : ንጉሥ : ይነግረዋል : አለ ።

13 ፤ ርሱም :- ልኬ : አስይዘው : ዘንድ : ኾኔቸኸ : ወይት : እንደ : ኾነ : እዩ : አለ ። እነርሱም :- እንሆ ፥ በዶታይን : አለ : ብለው : ነገሩት ።

14 ፤ ወደዚያም : ፈረሶችንና : ሠረገላዎችን : እጅግም : ጭፍራ : ሰደደ ፤ በሌሊትም : መጥተው : ከተማዬቱን : ከበቡ ።

15 ፤ የእግዚአብሔር : ሰው : ሎሌ : ማለዳ : ተነሥቶ : በወጣ : ጊዜ ፥ እንሆ ፥ በከተማዬቱ : ዙሪያ : ጭፍራና : ፈረሶች : ሠረገላዎችም : ነበሩ ። ሎሌውም :- ጌታዬ : ሆይ ፥ ወዩ! ምን : እናደርጋለን ። አለው ።

16 ፤ ርሱም :- ከእኛ : ጋራ : ያሉት : ከነርሱ : ጋራ : ካሉት : ይበልጣሉና : አትፍራ : አለው ።

17 ፤ ኤልሳዕም :- አቤቱ ፥ ያይ : ዘንድ : ዐይኖቹን ፥ እባክኸ ፥ ግለጥ : ብሎ ፡ ጸለየ ። እግዚአብሔርም : የብላቴናውን : ዐይኖች : ገለጠ ፥ አየም ፤ እንሆም ፥ በኤልሳዕ : ዙሪያ : ያሉት : የእሳት : ፈረሶችና : ሠረገላዎች : ተራራውን : ሞልተውት : ነበር ።

18 ፤ ወደ : ርሱም : በወረዱ : ጊዜ : ኤልሳዕ :- ይህን : ሕዝብ : ዕውር : ታደርገው : ዘንድ : እለምንኻለኸ : ብሎ : ወደ : እግዚአብሔር : ጸለየ ። ኤልሳዕም : እንደተናገረው : ቃል : ዕውር : አደረጋቸው ።

19 ፤ ኤልሳዕም :- መንገዱ : በዚህ : አይደለም ፥ ከተማዬቱም : ይህች : አይደለችም ፤ የምትሹትን : ሰው : አሳያችኸ : ዘንድ : ተከተሉኝ : አላቸው ፤ ወደ : ሰማርያም : መራቸው ።

20 ፤ ወደ : ሰማርያም : በገቡ : ጊዜ ፥ ኤልሳዕ :- አቤቱ ፥ ያዩ : ዘንድ : የእነዚህን : ሰዎች : ዐይኖች : ግለጥ : አለ ፤ እግዚአብሔርም : ዐይኖቻቸውን : ገለጠ ፥ እነርሱም : አዩ ። እንሆም ፥ በሰማርያ : መካከል : ነበሩ ።

21 ፤ የእስራኤልም : ንጉሥ : ባያቸው : ጊዜ : ኤልሳዕን :- አባቴ : ሆይ ፥ ልግደላቸውን ፥ ልግደላቸውን ፥ አለው ።

22 ፤ ርሱም :- አትግደላቸው ፤ በሰይፍኸና : በቀስትኸ : የማረክኸውን : ትገድል : ዘንድ : ይገሳኻልን ፥ እንጀራና : ውሃ : በፊታቸው : አኑርላቸው ፥ በልተውና : ጠጥተውም : ወደ : ጌታቸው : ይኸዱ : አለው ።

23 ፤ ብዙም : መብል : አዘጋጀላቸው ፤ በበሉና : በጠጡ : ጊዜም : አሰናበታቸው ፥ እነርሱም : ወደ : ጌታቸው : ኾኔዱ ። ከዚያም : በኳላ : የሶርያ : አደጋ : ጣዮች : ወደእስራኤል : አገር : አልመጡም ።

24 ፤ ከዚያም : በኳላ : የሶርያ : ንጉሥ : ወልደ : አዴር : ሰራዊቱን : ኾሉ : ሰበሰበ ፥ ወጥቶም : ሰማርያን : ከበባት ።

25 ፤ በሰማርያም : ታላቅ : ራብ : ኾኖ : ነበር ፤ እንሆም ፥ የአሀያ : ራስ : በዐምሳ : ብር ፥ የርግብም : ኩስ : የጎሞር : ስምንተኛ : የሚኾን : በዐምስት : ብር : እስኪሸጥ : ድረስ : ከበቧት ።

26 ፤ የእስራኤልም : ንጉሥ : በቅጥር : ላይ : በተመላለሰ : ጊዜ : አንዲት : ሴት : ጌታዬ : ንጉሥ : ሆይ ፥ ርዳኝ : ብላ : ወደ : ርሱ : ጮኸች ።

27 ፤ ርሱም :- እግዚአብሔር : ያልረዳኸን : እኔ : እንዴት : እረዳኻለኸ ፥ ከዐውድማው : ወይስ : ከመጥመቂያው : ነውን ፥ አለ ።

28 ፤ ንጉሡም :- ምን : ኾነኻል ፥ አላት ፤ ርሷም :- ይህች : ሴት ። ዛሬ : እንድንበላው : ልጅኸን : አምጪ ፤ ነገም : ልጄን : እንበላለን : አለችኝ ።

29 ፤ ልጄንም : ቀቅለን : በላነው ፤ በማግስቱም :- እንድንበላው : ልጅኸን : አምጪ : አልኳት ፤ ልጄንም : ሸሸገችው : ብላ : መለሰችለት ።

30 ፤ ንጉሡም : የሴቲቱን : ቃል : ሰምቶ : ልብሱን : ቀደደ ፤ በቅጥርም : ይመላለስ : ነበር ፤ ሕዝቡም : በስተውስጥ : በሥጋው : ላይ : ለብሶት : የነበረውን : ማቅ : አዩ ።

31 ፤ ንጉሡም :- የሣፋጥ : ልጅ : የኤልሳዕ : ራስ : ዛሬ : በላዩ : ያደረ : እንደ : ኾነ : እግዚአብሔር : ይህን :

ያድርግብኝ ፡ ይህንም ፡ ይጨምርብኝ ፡ አለ ።

32 ፤ ኤልሳዕ ፡ ግን ፡ በቤቱ ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ፤ ሽማግሌዎችም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ተቀምጠው ፡ ነበር ፤ ንጉሡ ፡ ሰው ፡ ላካ ፤ መልእክተኛውም ፡ ገና ፡ ሳይደርስ ፡ ለሽማግሌዎች ፡- ይህ ፡ የነፍስ ፡ ገዳይ ፡ ልጅ ፡ ራሴን ፡ ይቁርጥ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ ላከ ፡ እዩ ፤ መልእክተኛውም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ደጁን ፡ ዘግታችኹ ፡ ከልክሉት ፤ የጌታው ፡ የእግሩ ፡ ከጌቱ ፡ በኋላው ፡ ነው ፡ አላቸው ።

33 ፤ ሲናገራቸውም ፡ መልእክተኛው ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ደረሰ ፤ ርሱም ፡- እንሆ ፤ ይህ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ነው ፤ እግዚአብሔርን ፡ ገና ፡ አጠብቅ ፡ ዘንድ ፡ ምንድር ፡ ነኝ ። አለ ።

መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 7 ።

ምዕራፍ ፡ 7 ።

1 ፤ ኤልሳዕም ፡- የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ስሙ ፤ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ነገ ፡ በዚህ ፡ ጊዜ ፡ በሰማርያ ፡ በር ፡ አንድ ፡ መስፈሪያ ፡ መልካም ፡ ዱቄት ፡ ባንድ ፡ ሰቅል ፡ ኹለትም ፡ መስፈሪያ ፡ ገብስ ፡ ባንድ ፡ ሰቅል ፡ ይሸመታል ፡ አለ ።

2 ፤ ንጉሡም ፡ በእጁ ፡ ተደግፎ ፡ የነበረ ፡ አለቃ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ መልሶ ፡- እንሆ ፤ እግዚአብሔር ፡ በሰማይ ፡ መስኮቶች ፡ ቢያደርግ ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ ይኾናልን ። አለው ። ርሱም ፡- እንሆ ፤ በዐይኖቹክ ፡ ታየዋለክ ፤ ከዚያም ፡ አትቀምስም ፡ አለ ።

3 ፤ በበሩም ፡ መግቢያ ፡ አራት ፡ ለምጻም ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ፤ ርስ ፡ በርሳቸውም ፡- እስክንምት ፡ ድረስ ፡ በዚህ ፡ ለምን ፡ እንቀመጣለን ።

4 ፤ ወደ ፡ ከተማ ፡ እንገባ ፡ ዘንድ ፡ ብንወድ ፡ ራብ ፡ በከተማ ፡ አለ ፤ በዚያም ፡ እንሞታለን ፤ በዚህም ፡ ብንቀመጥ ፡ እንሞታለን ። እንግዲህ ፡ ኑ ፤ ወደሶርያውያን ፡ ሰፈር ፡ እንሸሸ ፤ በሕይወት ፡ ቢያኖሩን ፡ እንኖራለን ፤ ቢገድሉንም ፡ እንሞታለን ፡ ተባባሉ ።

5 ፤ ጨለምለም ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ ወደሶርያውያን ፡ ሰፈር ፡ ይኼዱ ፡ ዘንድ ፡ ተነሡ ፤ ወደሶርያውያንም ፡ ሰፈር ፡ መገኘታቸው ፡ ዳርቻ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፤ ማንም ፡ አልነበረም ።

6 ፤ እግዚአብሔር ፡ ለሶርያውያን ፡ የሠረገላና ፡ የፈረስ ፡ የብዙም ፡ ጭፍራ ፡ ድምፅ ፡ አሰምቶ ፡ ነበር ፤ ርስ ፡ በርሳቸውም ፡- እንሆ ፤ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ የኬጢያውያንና ፡ የግብጻውያንን ፡ ነገሥት ፡ ቀጥሮ ፡ አምጥቶብናል ፡ ይባባሉ ፡ ነበር ።

7 ፤ ስለዚህም ፡ ተነሥተው ፡ በጨለማ ፡ ሸሹ ፤ ድንኳኖቻቸውንና ፡ ፈረሶቻቸውን ፡ አሀያዎቻቸውንና ፡ ሰፈሩን ፡ እንዳለ ፡ ትተው ፡ ነፍሳቸውን ፡ ያድኑ ፡ ዘንድ ፡ ሸሹ ።

8 ፤ እነዚህም ፡ ለምጻሞች ፡ ወደሰፈሩ ፡ መገኘታቸው ፡ ዳርቻ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ አንድ ፡ ድንኳን ፡ ገብተው ፡ በሉ ፡ ጠጡም ፤ ከዚያም ፡ ወርቅና ፡ ብር ፡ ልብስም ፡ ወሰዱ ፡ ኹደውም ፡ ሸሸጉት ፤ ተመልሰውም ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ ድንኳን ፡ ገቡ ፤ ከዚያም ፡ ደግሞ ፡ ወስደው ፡ ሸሸጉ ።

9 ፤ ከዚያም ፡ ወዲያ ፡ ርስ ፡ በርሳቸው ። መልካም ፡ አላደረግንም ፤ ዛሬ ፡ የመልካም ፡ ምሥራች ፡ ቀን ፡ ነው ፤ እኛም ፡ ዝም ፡ ብለናል ፤ እስኪነጋም ፡ ድረስ ፡ ብንቁይ ፡ በደለኛዎች ፡ እንኾናለን ፤ ኑ ፤ እንኹድ ፤ ለንጉሥ ፡ ቤተ ፡ ሰብ ፡ እንናገር ፡ ተባባሉ ።

10 ፤ መጥተውም ፡- ወደሶርያውያን ፡ ሰፈር ፡ መጣን ፤ እንሆም ፤ ፈረሶችና ፡ አሀያዎች ፡ ታስረው ፤ ድንኳኖችም ፡ ተተክለው ፡ ነበር ፡ እንጂ ፡ ሰው ፡ አልነበረም ፤ የሰውም ፡ ድምፅ ፡ አልነበረም ፡ ብለው ፡ ወደከተማዬቱ ፡ ደጅ ፡ ጠባቂ ፡ ጮኹ ።

11 ፤ የደጁም ፡ ጠባቂዎች ፡ ጠሩ ፤ ለንጉሡም ፡ ቤት ፡ ውስጥ ፡ አወሩ ።

12 ፤ ንጉሡም ፡ በሌሊት ፡ ተነሥቶ ፡ ባሪያዎቹን ፡- ሶርያውያን ፡ ያደረጉብንን ፡ እነግራችኋለኩ ፤ እንደ ፡ ተራብን ፡ ያውቃሉ ፤ ስለዚህ ፡- ከከተማዬቱ ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ፡ በሕይወታቸው ፡ እንይዛቸዋለን ፤ ወደ ፡ ከተማም ፡ እንገባለን ፡ ብለው ፡ በሜዳ ፡ ይሸሸጉ ፡ ዘንድ ፡ ከሰፈሩ ፡ ወጥተዋል ፡ አላቸው ።

13 ፤ ከባሪያዎቹም : አንዱ : መልሶ ፡- በከተማ : ከቀሩት : ፈረሶች : ዐምስት : ይውሰዱ ፤ እንሆ ፤ እንደ : ቀሩት : እንደ : እስራኤል : ወገን : ኹሉ : ናቸው ፤ እንሆ ፤ እንዳለቁ : እንደ : እስራኤል : ወገን : ኹሉ : ናቸው ፤ እንስደድም ፤ እንይም : አለ ።

14 ፤ ኹሉትም : ሠረገላዎች : ከፈረሶች : ጋራ : ወሰዱ ፤ ንጉሡም ፡- ኹዳችኹ : እዩ : ብሎ : ከሶርያውያን : ሰራዊት : በኪላ : ላከ ።

15 ፤ በኪላቸው : እስከ : ዮርዳኖስ : ድረስ : ኹዱ ፤ እንሆም ፤ ሶርያውያን : ሲሸሹ : የጣሉት : ልብስና : ዕቃ : መንገዱን : ኹሉ : ሞልቶ : ነበር ። መልእክተኛዎችም : ተመልሰው : ለንጉሡ : ነገሩት ።

16 ፤ ሕዝቡም : ወጥቶ : የሶርያውያንን : ሰፈር : በዘበዘ ፤ እንደእግዚአብሔርም : ቃል : አንድ : መስፈሪያ : መልካም : ዱቄት : ባንድ : ሰቅል ፤ ኹሉትም : መስፈሪያ : ገብስ : ባንድ : ሰቅል : ተሸመተ ።

17 ፤ ንጉሡም : ያን : እጁን : ይደግፈው : የነበረውን : አለቃ : በሩን : ይጠብቅ : ዘንድ : አቆመው ። ሕዝቡም : በበሩ : ረገጠው ፤ ንጉሡም : ወደ : ርሱ : በወረደ : ጊዜ : የእግዚአብሔር : ሰው : እንደ : ተናገረው : ሞተ ።

18 ፤ የእግዚአብሔርም : ሰው : ለንጉሡ ፡- ነገ : በዚህ : ጊዜ : በሰማርያ : በር : ኹሉት : መስፈሪያ : ገብስ : ባንድ : ሰቅል ፤ አንድም : መስፈሪያ : መልካም : ዱቄት : ባንድ : ሰቅል : ይሸመታል ፡- ብሎ : እንደተናገረው : ነገር : እንዲሁ : ኾነ ።

19 ፤ ያም : አለቃ : ለእግዚአብሔር : ሰው : መልሶ ፡- እንሆ ፤ እግዚአብሔር : በሰማይ : መስኮቶች : ቢያደርግ : ይህ : ነገር : ይኸናልን ፡- ብሎ : ነበር ፤ ርሱም ፡- እንሆ ፤ በዐይኖችኸ : ታየዋለኸ ፤ ከዚያም : አትቀምስም ፡- ብሎት : ነበር ።

20 ፤ እንዲሁም : ደረሰበት ፤ ሕዝቡም : በበሩ : ረገጠውና : ሞተ ።

መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ፤ ምዕራፍ : 8 ።

ምዕራፍ : 8 ።

1 ፤ ኤልሳዕም : ልጄን : ያስነሣላትን : ሴት ፡- አንቺ : ከቤተ : ሰብሽ : ጋራ : ተነሥተሽ : ኹጂ ፤ በምታገኘውም : ስፍራ : ተቀመጪ ፤ እግዚአብሔር : ራብ : ጠርቷል ፤ ሰባት : ዓመትም : በምድር : ላይ : ይመጣል ፡- ብሎ : ተናገራት ።

2 ፤ ሴቲቱም : ተነሥታ : እንደእግዚአብሔር : ሰው : ቃል : አደረገች ፤ ከቤተ : ሰባም : ጋራ : ኹዳ : በፍልስጥኤም : አገር : ሰባት : ዓመት : ተቀመጠች ።

3 ፤ ሰባቱም : ዓመት : በተፈጸመ : ጊዜ : ሴቲቱ : ከፍልስጥኤም : አገር : ተመለሰች ፤ ስለ : ቤቷና : ስለ : መሬቷ : ልትጮኽ : ወደ : ንጉሡ : ወጣች ።

4 ፤ ንጉሡም : ከእግዚአብሔር : ሰው : ሎሌ : ከግያዝ : ጋራ ። ኤልሳዕ : ያደረገውን : ተአምራት : ኹሉ : ንገረኝ : እያለ : ይጫወት : ነበር ።

5 ፤ ርሱም : የሞተውን : እንደ : አስነሣ : ለንጉሡ : ሲናገር ፤ እንሆ ፤ ልጄን : ያስነሣላት : ሴት : ስለ : ቤቷና : ስለ : መሬቷ : ወደ : ንጉሥ : ጮኸች ፤ ግያዝም ፡- ጌታዬ : ንጉሥ : ሆይ ፤ ሴቲቱ : ይህች : ናት ፤ ኤልሳዕም : ያስነሣው : ልጄ : ይህ : ነው : አለ ።

6 ፤ ንጉሡም : ሴቲቱን : ጠየቀ ፤ ነገረችውም ። ንጉሡም ፡- የነበረላትን : ኹሉ ፤ መሬቷንም : ከተወች : ገሮምራ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ያለውን : የዕርሻዋን : ፍሬ : ኹሉ : መልሰላት : ብሎ : ስለ : ርሷ : ጃን : ደረገውን : አዘዘ ።

7 ፤ ኤልሳዕም : ወደ : ደማስቆ : መጣ ፤ የሶርያም : ንጉሥ : ወልደ : አዴር : ታሞ ፡ ነበር ፤ ወሬኛዎችም ፡- የእግዚአብሔር : ሰው : ወደዚህ : መጥቷል ፡- ብለው : ነገሩት ።

8 ፤ ንጉሡም : አዛሄልን ፡- ገጸ : በረከት : በእጅኸ : ወስደኸ : የእግዚአብሔርን : ሰው : ልትገናኝ : ኹድ ፤ በርሱም : አፍ ። ከዚህ : በሽታ : እድናለኹን ፡- ብለኸ ፤ እግዚአብሔርን : ጠይቅ : አለው ።

9 ፤ አዛሄልም : ሊገናኘው : ኹደ ፤ ከርሱም : ጋራ : ከደማስቆ : መልካሙን : ነገር : ኹሉ : የአርባ : ግመል : ጭነት : ገጸ : በረከት : ወሰደ ፤ መጥቶም : በፊቱ : ቆመና ፡- ልጅኸ : የሶርያ : ንጉሥ : ወልደ : አዴር ። ከዚህ : በሽታ ።

እድናለኹን ፡ ሲል ፡ ወዳንተ ፡ ልኮኛል ፡ አለ ።

10 ፤ ኤልሳዕም ፡- ኹድ ፡ መዳንስ ፡ ትድናለኹ ፡ በለው ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እንዲሞት ፡ እግዚአብሔር ፡ አሳይቶኛል ፡ አለው ።

11 ፤ እስኪያፍርም ፡ ድረስ ፡ ትኸር ፡ ብሎ ፡ ተመለከተው ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡ አነባ ።

12 ፤ አዛሄልም ፡- ጌታዬ ፡ ለምን ፡ ያነባል ፡ አለ ። ርሱም ፡- በእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ የምታደርገውን ፡ ክፋት ፡ ስለማውቅ ፡ ነው ፤ ምሽጎቻቸውን ፡ በእሳት ፡ ታቃጥላለኹ ፡ ጉልማሳዎቻቸውንም ፡ በሰይፍ ፡ ትገድላለኹ ፡ ሕፃናታቸውንም ፡ ትፈጠፍጣለኹ ፡ እርጉዞቻቸውንም ፡ ትቀዳለኹ ፡ አለው ።

13 ፤ አዛሄልም ፡- ይህን ፡ ታላቅ ፡ ነገር ፡ አደርግ ፡ ዘንድ ፡ እኔ ፡ ውሻ ፡ ባሪያኹ ፡ ምንድር ፡ ነኝ ፡ አለ ። ኤልሳዕም ፡- አንተ ፡ በሶርያ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ እንድትኾን ፡ እግዚአብሔር ፡ አሳይቶኛል ፡ አለው ።

14 ፤ ከኤልሳዕም ፡ ርቆ ፡ ወደ ፡ ጌታው ፡ መጣ ፤ ርሱም ፡- ኤልሳዕ ፡ ምን ፡ አለኹ ፡ አለው ።

15 ፤ ርሱም ፡- እንድትፈወስ ፡ ነገረኝ ፡ አለው ። በነጋውም ፡ ለሐፍ ፡ ወስዶ ፡ በውሃ ፡ ነከረው ፡ በፊቱም ፡ ላይ ፡ ሸፈነው ፡ ሞተም ። አዛሄልም ፡ በፋንታው ፡ ነገሠ ።

16 ፤ በእስራኤልም ፡ ንጉሥ ፡ በአክሐብ ፡ ልጅ ፡ በኢዮራም ፡ በዐምስተኛው ፡ ዓመት ፡ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ የኢዮሳፍጥ ፡ ልጅ ፡ ኢዮራም ፡ ነገሠ ።

17 ፤ መንገሥ ፡ በዠመረ ፡ ጊዜ ፡ የሠላሳ ፡ ኹለት ፡ ዓመት ፡ ጉልማሳ ፡ ነበረ ፤ በኢዮሩሳሌምም ፡ ስምንት ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ።

18 ፤ የአክሐብንም ፡ ልጅ ፡ አግብቶ ፡ ነበርና ፡ የአክሐብ ፡ ቤት ፡ እንዳደረገ ፡ በእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ መንገድ ፡ ኹደ ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ አደረገ ።

19 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ለርሱና ፡ ለልጆቹ ፡ ለዘመኑ ፡ ኹሉ ፡ መብራት ፡ ይሰጠው ፡ ዘንድ ፡ ተስፋ ፡ እንደ ፡ ሰጠ ፡ ስለ ፡ ባሪያው ፡ ስለ ፡ ዳዊት ፡ እግዚአብሔር ፡ ይሁዳን ፡ ያጠፋ ፡ ዘንድ ፡ አልወደደም ።

20 ፤ በርሱም ፡ ዘመን ፡ ኤዶምያስ ፡ ለይሁዳ ፡ እንዳይገብር ፡ ሸፈተ ፡ በላያቸውም ፡ ንጉሥ ፡ አነገሡ ።

21 ፤ ኢዮራምም ፡ ከሠረገላዎቹ ፡ ኹሉ ፡ ጋራ ፡ ወደ ፡ ጸዒር ፡ ዐለፈ ፤ በሌሊትም ፡ ተነሥቶ ፡ ርሱንና ፡ የሠረገላዎቹን ፡ አለቃዎች ፡ ከሰው ፡ የነበሩትን ፡ የኤዶምያስን ፡ ሰዎች ፡ መታ ፤ ሕዝቡ ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ድንኳኑ ፡ ሸሸ ።

22 ፤ ኤዶምያስ ፡ ግን ፡ ለይሁዳ ፡ እንዳይገብር ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ ሸፈተ ። በዚያም ፡ ዘመን ፡ ደግሞ ፡ ልብና ፡ ሸፈተ ።

23 ፤ የተረፈውም ፡ የኢዮራም ፡ ነገር ፡ ያደረገውም ፡ ኹሉ ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

24 ፤ ኢዮራምም ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፡ በዳዊትም ፡ ከተማ ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ ተቀበረ ፤ በፋንታውም ፡ ልጁ ፡ አካዝያስ ፡ ነገሠ ።

25 ፤ በእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ በአክሐብ ፡ ልጅ ፡ በኢዮራም ፡ በዐሥራ ፡ ኹለተኛው ፡ ዓመት ፡ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ የኢዮራም ፡ ልጅ ፡ አካዝያስ ፡ ነገሠ ።

26 ፤ መንገሥ ፡ በዠመረ ፡ ጊዜ ፡ አካዝያስ ፡ የኻያ ፡ ኹለት ፡ ዓመት ፡ ጉልማሳ ፡ ነበረ ፤ በኢዮሩሳሌምም ፡ አንድ ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ። እናቱም ፡ ጎቶልያ ፡ የተባለች ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ የዘንበሪ ፡ ልጅ ፡ ነበረች ።

27 ፤ በአክሐብም ፡ ቤት ፡ መንገድ ፡ ኹደ ፡ እንደ ፡ አክሐብም ፡ ቤት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ አደረገ ፤ ለአክሐብ ፡ ቤት ፡ ዐማች ፡ ነበረና ።

28 ፤ ከአክሐብም ፡ ልጅ ፡ ከኢዮራም ፡ ጋራ ፡ የሶርያን ፡ ንጉሥ ፡ አዛሄልን ፡ በረማት ፡ ዘገለፀድ ፡ ሊጋጠም ፡ ኹደ ፤ ሶርያውንም ፡ ኢዮራምን ፡ አቁሰሉት ።

29 ፤ ንጉሡም ፡ ኢዮራም ፡ ከሶርያ ፡ ንጉሥ ፡ ከአዛሄል ፡ ጋራ ፡ በተዋጋ ፡ ጊዜ ፡ ሶርያውያን ፡ በረማት ፡ ያቁሰሉትን ፡ ቀሳን ፡ ይታከም ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ኢይዝራኤል ፡ ተመለሰ ። የአክሐብም ፡ ልጅ ፡ ኢዮራም ፡ ታሞ ፡ ነበርና ፡ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ የኢዮራም ፡ ልጅ ፡ አካዝያስ ፡ ሊያየው ፡ ወደ ፡ ኢይዝራኤል ፡ ወረደ ።

መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ : ምዕራፍ : 9 ::

ምዕራፍ : 9 ::

1 ፤ ነቢዩም ፡ ኤልሳዕ ፡ ከነቢያት ፡ ልጆች ፡ አንዱን ፡ ጠርቶ ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡- ወገብኸን ፡ ታጥቀኸ ፡ ይህን ፡ የዘይት ፡ ማሰሮ ፡ በእጅኸ ፡ ያዝ ፡ ወደ ፡ ሬማት ፡ ዘገለግድም ፡ ኼደ ።

2 ፤ በዚያም ፡ በደረሰኸ ፡ ጊዜ ፡ የናሜሲን ፡ ልጅ ፡ የኢዮሳፍጥን ፡ ልጅ ፡ ኢዩን ፡ ታገኘዋለኸ ፤ ገብተኸም ፡ ከወንድሞቼ ፡ መካከል ፡ አስነሣው ፡ ወደ ፡ ጓዳም ፡ አግባው ።

3 ፤ የዘይቱንም ፡ ማሰሮ ፡ ይዘኸ ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ አፍሰውና ፡- እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ ቀባኸኸ ፡ በለው ፤ በሩንም ፡ ከፍተኸ ፡ ሸሸ ፡ አትዘግይም ።

4 ፤ እንዲሁም ፡ ጉልማሳው ፡ ነቢይ ፡ ወደ ፡ ሬማት ፡ ዘገለግድ ፡ ኼደ ።

5 ፤ በገባም ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፡ የሰራዊት ፡ አለቃዎች ፡ ተቀምጠው ፡ ነበር ፤ ርሱም ፡- አለቃ ፡ ሆይ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ነገር ፡ አለኝ ፡ አለ ። ኢዩም ፡- ከማንኛችን ፡ ጋራ ፡ ነው ፡ አለ ። ርሱም ፡- አለቃ ፡ ሆይ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ነው ፡ አለ ።

6 ፤ ተነሥቶም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ገባ ፤ ዘይቱንም ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ አፍሶ ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡- የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- በእግዚአብሔር ፡ ሕዝብ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ ቀባኸኸ ።

7 ፤ የባሪያዎቹን ፡ የነቢያትን ፡ ደም ፡ የእግዚአብሔርንም ፡ ባሪያዎች ፡ ሹሉ ፡ ደም ፡ ከኤልዛቤል ፡ እጅ ፡ እበቀል ፡ ዘንድ ፡ የጌታኸን ፡ የአክሱብን ፡ ቤት ፡ ትመታለኸ ።

8 ፤ የአክሱብንም ፡ ቤት ፡ ሹሉ ፡ ይጠፋል ፤ በእስራኤልም ፡ ዘንድ ፡ የታሰረውንና ፡ የተለቀቀውን ፡ ወንድ ፡ ሹሉ ፡ ከአክሱብ ፡ አጠፋለኸ ።

9 ፤ የአክሱብንም ፡ ቤት ፡ እንደ ፡ ናባጥ ፡ ልጅ ፡ እንደ ፡ ኢዮርብዓም ፡ ቤት ፡ እንደ ፡ አኪያም ፡ ልጅ ፡ እንደ ፡ ባኦስ ፡ ቤት ፡ አደርገዋለኸ ።

10 ፤ ኤልዛቤልንም ፡ በኢይዝራኤል ፡ ዕርሻ ፡ ውሻዎች ፡ ይበሏታል ፡ የሚቀብራትም ፡ አታገኝም ። በሩንም ፡ ከፍቶ ፡ ሸሸ ።

11 ፤ ኢዩም ፡ ወደጌታው ፡ ባሪያዎች ፡ ወጣ ፤ እነርሱም ፡- ደኅና ፡ ነውን ፡ ይህ ፡ እብድ ፡ ለምን ፡ መጣብኸ ፡ አሉት ። ርሱም ፡- ሰውየውንና ፡ ነገሩን ፡ ታውቃላችኹ ፡ አላቸው ።

12 ፤ እነርሱም ፡- ሐስት ፡ ነው ፤ ነገረን ፡ አሉት ፤ ርሱም ፡- እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ ቀባኸኸ ፡ ብሎ ፡ እንዲህ ፡ እንዲህ ፡ ነገረኝ ፡ አላቸው ።

13 ፤ ሹሉም ፡ ፈጥነው ፡ ልብሳቸውን ፡ ወሰዱ ፡ በሰገነቱ ፡ መሰላል ፡ ዕርከን ፡ ላይ ፡ ከእግሩ ፡ በታች ፡ አነጠፉት ፡ ቀንደ ፡ መለከትም ፡ እየነፉ ፡- ኢዩ ፡ ነግሟል ፡ አሉ ።

14 ፤ እንዲሁም ፡ የናሜሲ ፡ ልጅ ፡ የኢዮሳፍጥ ፡ ልጅ ፡ ኢዩ ፡ በኢዮራም ፡ ላይ ፡ ተማማለ ። ኢዮራምና ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ሹሉ ፡ ከሶርያ ፡ ንጉሥ ፡ ከአዛሄል ፡ የተነሣ ፡ ሬማት ፡ ዘገለግድን ፡ ይጠብቁ ፡ ነበር ።

15 ፤ ንጉሡ ፡ ኢዮራም ፡ ግን ፡ ከሶርያ ፡ ንጉሥ ፡ ከአዛሄል ፡ ጋራ ፡ በተዋጋ ፡ ጊዜ ፡ ሶርያውያን ፡ ያቈሰሱትን ፡ ቀስል ፡ ይታከም ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ኢይዝራኤል ፡ ተመልሶ ፡ ነበር ። ኢዩም ፡- ልባችኹስ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ከኾነ ፡ በኢይዝራኤል ፡ እንዳያወራ ፡ ማንም ፡ ከከተማ ፡ ከብሎ ፡ አይውጣ ፡ አለ ።

16 ፤ ኢዮራምም ፡ በዚያ ፡ ታሞ ፡ ተኝቶ ፡ ነበርና ፡ ኢዩ ፡ በሠረገላው ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ወደ ፡ ኢይዝራኤል ፡ ኼደ ። የይሁዳም ፡ ንጉሥ ፡ አካዝያስ ፡ ኢዮራምን ፡ ለማየት ፡ ወርዶ ፡ ነበር ።

17 ፤ በኢይዝራኤልም ፡ ግንብ ፡ ላይ ፡ የቆመው ፡ ሰላይ ፡ የኢዩ ፡ ጭፍራ ፡ ሲመታ ፡ አይቶ ፡- ጭፍራ ፡ አያለኸ ፡ አለ ። ኢዮራምም ፡- የሚገናኘው ፡ ፈረሰኛ ፡ ላክ ፡ ርሱም ፡- ሰላም ፡ ነውን ፡ ይበለው ፡ አለ ።

18 ፤ ፈረሰኛውም ፡ ሊገናኘው ፡ ኼዶ ፡- ንጉሡ ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ሰላም ፡ ነውን ፡ አለ ። ኢዩም ፡- አንተ ፡ ከሰላም ፡ ጋራ ፡ ምን ፡ አለኸ ፡ ወደ ፡ ኪላዬ ፡ ዐልፈኸ ፡ ተከተለኝ ፡ አለ ። ሰላዩም ፡- መልእክተኛው ፡ ደረሰባቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አልተመለሰም ፡ ብሎ ፡ ነገረው ።

- 19 ፤ ኹለተኛም ፡ ፈረሰኛ ፡ ሰደደ ፥ ወደ ፡ እነርሱም ፡ ደርሶ ፡- ንጉሡ ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ሰላም ፡ ነውን ፡ አለ ። አደም ፡- አንተ ፡ ከሰላም ፡ ጋራ ፡ ምን ፡ አለኽ ፡ ወደ ፡ ኪላዬ ፡ ዐልፈኽ ፡ ተከተለኝ ፡ አለ ።
- 20 ፤ ሰላዩም ፡- ደረሰባቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አልተመለሰም ፤ በችኩላ ፡ ይኼዳልና ፡ አካኼዱ ፡ እንደ ፡ ናሜሲ ፡ ልጅ ፡ እንደ ፡ አደ ፡ አካኼድ ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ነገረው ።
- 21 ፤ አደምም ፡- ሠረገላ ፡ አዘጋጁ ፡ አለ ፤ ሠረገላውንም ፡ አዘጋጁለት ። የእስራኤልም ፡ ንጉሥ ፡ አደም ፡ የይሁዳም ፡ ንጉሥ ፡ አካዝያስ ፡ በሠረገላዎቻቸው ፡ ተቀምጠው ፡ ወጡ ፡ አደንም ፡ ሊገናኙት ፡ ኹዱ ፤ በአይዝራኤላዊው ፡ በናቡቴ ፡ ዕርሻ ፡ ውስጥ ፡ አገኙት ።
- 22 ፤ አደምም ፡ አደን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡- አደ ፡ ሆይ ፡ ሰላም ፡ ነውን ፡ አለ ። ርሱም ፡- የእናትኽ ፡ የኤልዛቤል ፡ ግልሙትናዋና ፡ መተቷ ፡ ሲበዛ ፡ ምን ፡ ሰላም ፡ አለ ፡ ብሎ ፡ መለሰ ።
- 23 ፤ አደምም ፡ መልሶ ፡ ነዳና ፡ ሸሸ ፡ አካዝያስንም ፡- አካዝያስ ፡ ሆይ ፡ ዐመፅ ፡ ነው ፡ አለው ።
- 24 ፤ አደም ፡ በእጁ ፡ ቀስቱን ፡ ለጠጠ ፡ አደምምም ፡ በጫንቃው ፡ መካከል ፡ ወጋው ፤ ፍላጻውም ፡ በልቡ ፡ ዐለፈ ፡ ወደ ፡ ሠረገላውም ፡ ውስጥ ፡ ወደቀ ።
- 25 ፤ አደም ፡ አለቃውን ፡ ቢድቃርን ፡ እንዲህ ፡ አለው ፡- አንሥተኽ ፡ በአይዝራኤላዊው ፡ በናቡቴ ፡ ዕርሻ ፡ ጣለው ፡ አንተና ፡ እኔ ፡ ጎን ፡ ለጎን ፡ በፈረስ ፡ ተቀምጠን ፡ አባቱን ፡ አክአብን ፡ በተከተልን ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ይህን ፡ መከራ ፡ እንደ ፡ ተናገረበት ፡ ዐስብ ።
- 26 ፤ በእውነት ፡ የናቡቴንና ፡ የልጆቹን ፡ ደም ፡ ትናንትና ፡ አይቻለኹ ፡ ይላል ፡ እግዚአብሔር ፡ በዚህም ፡ ዕርሻ ፡ እመልሰኩኝ ፡ ይላል ፡ እግዚአብሔር ። ስለዚህ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንደተናገረው ፡ ቃል ፡ ወስደኽ ፡ በዕርሻው ፡ ውስጥ ፡ ጣለው ።
- 27 ፤ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ አካዝያስ ፡ ያንን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ በአትክልት ፡ ቤት ፡ መንገድ ፡ ሸሸ ። አደም ፡- ይህን ፡ ደግሞ ፡ በሠረገላው ፡ ላይ ፡ ውጉት ፡ እያለ ፡ ተከተለው ፤ በይብለዓምም ፡ አቅራቢያ ፡ ባለችው ፡ በጉር ፡ ዐቀበት ፡ ላይ ፡ ወጉት ። ወደ ፡ መጊደም ፡ ሸሸ ፡ በዚያም ፡ ሞተ ።
- 28 ፤ ባሪያዎቹም ፡ በሠረገላው ፡ ጭነው ፡ ወደ ፡ አደሩሳሌም ፡ ወሰዱት ፡ በዳዊትም ፡ ከተማ ፡ በመቃብሩ ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ ቀበሩት ።
- 29 ፤ በአክአብም ፡ ልጅ ፡ በአደምም ፡ በዐሥራ ፡ አንደኛው ፡ ዓመት ፡ አካዝያስ ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ ነገሠ ።
- 30 ፤ አደም ፡ ወደ ፡ አይዝራኤል ፡ መጣ ፤ ኤልዛቤልም ፡ በሰማች ፡ ጊዜ ፡ ዐይኗን ፡ ተኳለች ፡ ራሷንም ፡ አስጌጠች ፡ በመስኮትም ፡ ዘልቃ ፡ ትመለከት ፡ ነበር ።
- 31 ፤ አደም ፡ በበሩ ፡ ሲገባ ፡- ጌታውን ፡ የገደለ ፡ ዘምሪ ፡ ሆይ ፡ ሰላም ፡ ነውን ፡ አለችው ።
- 32 ፤ ፊቱንም ፡ ወደ ፡ መስኮቱ ፡ አንሥቶ ፡- ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ማን ፡ ነው ፡ አለ ። ኹለት ፡ ሦስትም ፡ ጃን ፡ ደረባዎች ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ተመለከቱ ።
- 33 ፤ ርሱም ፡- ወደ ፡ ታች ፡ ወርውሯት ፡ አለ ፤ ወረውሯትም ፡ ደግሞ ፡ በግንቡና ፡ በፈረሶቹ ፡ ላይ ፡ ተረጨ ፡ ረገጧትም ።
- 34 ፤ በገባም ፡ ጊዜ ፡ በላ ፡ ጠጣም ፤ ከዚያም ፡ በኪላ ፡- ይህችን ፡ የተረገመች ፡ እዩ ፤ የንጉሥ ፡ ልጅ ፡ ናትና ፡ ቅበሯት ፡ አለ ።
- 35 ፤ ሊቀብሯትም ፡ በኹዱ ፡ ጊዜ ፡ ከዐናቷና ፡ ከእግሯ ፡ ከመዳፍም ፡ በቀር ፡ ምንም ፡ አላገኘም ።
- 36 ፤ ተመልሰውም ፡ ነገሩት ፤ ርሱም ፡- በባሪያው ፡ በቴስብያዊ ፡ ኤልያስ ፡- በአይዝራኤል ፡ ዕርሻ ፡ የኤልዛቤልን ፡ ሥጋ ፡ ውሻዎች ፡ ይበላሉ ፤
- 37 ፤ የኤልዛቤልም ፡ ሬሳ ፡ በአይዝራኤል ፡ ዕርሻ ፡ መሬት ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ፍግ ፡ ይኾናልና ፡ ማንም ፡- ይህች ፡ ኤልዛቤል ፡ ናት ፡ ይል ፡ ዘንድ ፡ አይችልም ፡ ብሎ ፡ የተናገረው ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ይህ ፡ ነው ፡ አለ ።

መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ፡ ምዕራፍ : 10 ::

ምዕራፍ : 10 ::

1 ፤ ለአክሱብም ፡ በሰማርያ ፡ ሰባ ፡ ልጆች ፡ ነበሩት ፤ ኢዩም ፡ ደብዳቤ ፡ ጻፈ ፤ የአክሱብን ፡ ልጆች ፡ ለሚያሳድጉ ፡ ለሰማርያ ፡ ታላላቆችና ፡ ሽማግሌዎች ።

2 ፤ ይህ ፡ ደብዳቤ ፡ አኹን ፡ በደረሰችሁ ፡ ጊዜ ፡ የጌታችሁ ፡ ልጆች ፡ ሠረገላዎችና ፡ ፈረሶችም ፡ የተመሸገችም ፡ ከተማ ፡ መሣሪያዎችም ፡ በእናንተ ፡ ዘንድ ፡ አሉና ።

3 ፤ ከጌታችሁ ፡ ልጆች ፡ ደስ ፡ የሚያሠኛችሁንና ፡ የሚሻላችሁን ፡ ምረጡ ፡ በአባቱም ፡ ዙፋን ፡ አስቀምጡት ፡ ስለ ፡ ጌታችሁም ፡ ቤት ፡ ተዋጉ ፡ ብሎ ፡ ወደ ፡ ሰማርያ ፡ ሰደደ ፤

4 ፤ እነርሱ ፡ ግን ፡ እጅግ ፡ ፈርተው ፡- እንሆ ፡ ኹለቱ ፡ ነገሥታት ፡ በፊቱ ፡ ይቆሙ ፡ ዘንድ ፡ አልቻሉም ፤ እኛስ ፡ እንዴት ፡ እንቆማለን ፡ አሉ ።

5 ፤ የቤቱ ፡ አለቃ ፡ የከተማዬቱም ፡ አለቃ ፡ ሽማግሌዎችና ፡ ልጆቹን ፡ የሚያሳድጉ ፡- እኛ ፡ ባሪያዎችክ ፡ ነን ፡ ያዘዝኸንም ፡ ኹሉ ፡ እናደርጋለን ፤ ንጉሥም ፡ በላያችን ፡ አናነግሥም ፤ የምትወደውን ፡ አድርግ ፡ ብለው ፡ ወደ ፡ ኢዩ ፡ ላኩ ።

6 ፤ ኹለተኛም ፡- ወገኖቼስ ፡ እንደ ፡ ኾናችሁ ፡ ነገራንም ፡ ከሰማችሁ ፡ የጌታችሁን ፡ ልጆች ፡ ራስ ፡ ቀረጡ ፡ ነገም ፡ በዚህ ፡ ሰዓት ፡ ወደ ፡ ኢይዝራኤል ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ይዛችሁ ፡ ኑ ፡ ብሎ ፡ ደብዳቤ ፡ ጻፈላቸው ። የንጉሡም ፡ ልጆች ፡ ሰባው ፡ ሰዎች ፡ በሚያሳድጓቸው ፡ በከተማዬቱ ፡ ታላላቆች ፡ ዘንድ ፡ ነበሩ ።

7 ፤ ደብዳቤውም ፡ በደረሰቸው ፡ ጊዜ ፡ የንጉሡን ፡ ልጆች ፡ ሰባውን ፡ ሰዎች ፡ ይዘው ፡ ገደሏቸው ፤ ራሳቸውንም ፡ በቅርጫት ፡ አድርገው ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ወደ ፡ ኢይዝራኤል ፡ ላኩ ።

8 ፤ መልእክተኛም ፡ መጥቶ ፡- የንጉሡን ፡ ልጆች ፡ ራስ ፡ ይዘው ፡ መጥተዋል ፡ ብሎ ፡ ነገረው ። ርሱም ፡- እስከ ፡ ነገ ፡ ድረስ ፡ በበሩ ፡ አደባባይ ፡ ኹለት ፡ ክምር ፡ አድርጋችሁ ፡ አኑሯቸው ፡ አለ ።

9 ፤ በነጋውም ፡ ወጥቶ ፡ ቆመ ፡ ሕዝቡንም ፡ ኹሉ ፡- እናንተ ፡ ንጹሐን ፡ ናችሁ ፤ እንሆ ፡ ጌታዬን ፡ የወነጀልኩ ፡ የገደልኩትም ፡ እኔ ፡ ነኝ ፤ እነዚህንስ ፡ ኹሉ ፡ የገደለ ፡ ማን ፡ ነው ።

10 ፤ እግዚአብሔር ፡ በአክሱብ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ ከተናገረው ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ አንዳች ፡ እንዳይወድቅ ፡ አኹን ፡ ዕውቁ ፤ እግዚአብሔር ፡ በባሪያው ፡ በኤልያስ ፡ የተናገረውን ፡ አድርጓል ፡ አላቸው ።

11 ፤ ኢዩም ፡ ከአክሱብ ፡ ቤት ፡ የቀረውን ፡ ኹሉ ፡ ታላላቆቹንም ፡ ኹሉ ፡ ወዳጆቹንና ፡ ካህናቱን ፡ ማንም ፡ ሳይቀር ፡ በኢይዝራኤል ፡ ገደላቸው ።

12 ፤ ተነሥቶም ፡ ወደ ፡ ሰማርያ ፡ ኼደ ፤ በመንገድም ፡ ወዳለው ፡ ወደበግ ፡ ጠባቂዎች ፡ ቤት ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡

13 ፤ ኢዩ ፡ ከይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ ከአካዝያስ ፡ ወንድሞች ፡ ጋራ ፡ ተገናኝቶ ፡- እናንተ ፡ እነማን ፡ ናችሁ ፡ አለ ። እነርሱም ፡- እኛ ፡ የአካዝያስ ፡ ወንድሞች ፡ ነን ፤ የንጉሡንና ፡ የእቴጌዬቱን ፡ ልጆች ፡ ደኅንነት ፡ ለመጠየቅ ፡ እንወርዳለን ፡ አሉት ።

14 ፤ ርሱም ፡- በሕይወታቸው ፡ ያዟቸው ፡ አለ ። ያዟቸውም ፡ በበግ ፡ ጠባቂዎችም ፡ ቤት ፡ አጠገብ ፡ ባለው ፡ ጉድጓድ ፡ አርባ ፡ ኹለቱን ፡ ሰዎች ፡ ገደሏቸው ፤ ማንንም ፡ አላስቀረም ።

15 ፤ ከዚያም ፡ በኼደ ፡ ጊዜ ፡ የሬካብን ፡ ልጅ ፡ ኢዮናዳብን ፡ ተገናኘው ፤ ደኅንነቱንም ፡ ጠይቆ ፡- ልቤ ፡ ከልብክ ፡ ጋራ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ያኸል ፡ ልብክ ፡ ከልቤ ፡ ጋራ ፡ በቅንነት ፡ ነውን ፡ አለው ፤ ኢዮናዳብም ፡- እንዲሁ ፡ ነው ፡ አለው ። ኢዩም ፡- እንዲሁ ፡ እንደ ፡ ኾነስ ፡ እጅክን ፡ ስጠኝ ፡ አለ ። እጁንም ፡ ሰጠው ፤ ወደ ፡ ሠረገላውም ፡ አውጥቶ ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ አስቀመጠውና ።

16 ፤ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ና ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ መቅናቴን ፡ እይ ፡ አለው ። በሠረገላውም ፡ አስቀመጠው ።

17 ፤ ወደ ፡ ሰማርያም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ለኤልያስ ፡ እንደተናገረው ፡ እንደእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ እስኪያጠፋው ፡ ድረስ ፡

ከአክሁብ ፡ በሰማርያ ፡ የቀረውን ፡ ሹሉ ፡ ገደለ ።

18 ፤ ኢዩም ፡ ሕዝቡን ፡ ሹሉ ፡ ሰብስቦ ፡- አክሁብ ፡ በዓልን ፡ በጥቂቱ ፡ አመለከው ፤ ኢዩ ፡ ግን ፡ በብዙ ፡ ያመልከዋል ።

19 ፤ አኹንም ፡ የበዓልን ፡ ነቢያት ፡ ሹሉ ፡ አገልጋዮቹንም ፡ ሹሉ ፡ ካህናቱንም ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ጥሩ ፤ ማንም ፡ አይቅር ፤ ለበዓል ፡ ታላቅ ፡ መሥዋዕት ፡ አቀርባለኹ ፡ የቀረውም ፡ ሹሉ ፡ በሕይወት ፡ አይኖርም ፡ አላቸው ። ኢዩም ፡ የበዓልን ፡ አገልጋዮች ፡ ያጠፋ ፡ ዘንድ ፡ በተንከፊል ፡ ይህን ፡ አደረገ ።

20 ፤ ኢዩም ፡- ለበዓል ፡ ዋና ፡ ጉባኤ ፡ ቀድሱ ፡ አለ ።

21 ፤ እነርሱም ፡ ዐወጁ ። ኢዩም ፡ ወደ ፡ እስራኤል ፡ ሹሉ ፡ ላከ ፡ የበዓልም ፡ አገልጋዮች ፡ ሹሉ ፡ መጡ ፤ ሳይመጣ ፡ የቀረ ፡ አንድ ፡ ስንኳ ፡ አልነበረም ። ወደበዓልም ፡ ቤት ፡ ገቡ ፡ የበዓልም ፡ ቤት ፡ ከዳር ፡ እስከ ፡ ዳር ፡ ድረስ ፡ ሞልቶ ፡ ነበር ።

22 ፤ ዕቃ ፡ ቤቱንም ፡- ለበዓል ፡ አገልጋዮች ፡ ሹሉ ፡ ልብስ ፡ አውጣ ፡ አለው ።

23 ፤ ልብሱንም ፡ አወጣላቸው ፡- ኢዩም ፡ የሬካብም ፡ ልጅ ፡ ኢዮናዳብ ፡ ወደበዓል ፡ ቤት ፡ ገቡ ። የበዓልንም ፡ አገልጋዮች ፡- መርምሩ ፡ ከበዓል ፡ አገልጋዮች ፡ ብቻ ፡ በቀር ፡ እግዚአብሔርን ፡ ከሚያመልኩ ፡ ወገን ፡ በእናንተ ፡ ዘንድ ፡ አንድ ፡ እንኳ ፡ እንዳይኖር ፡ ተመልከቱ ፡ አላቸው ።

24 ፤ የሚቃጠል ፡ መሥዋዕትና ፡ ሌላ ፡ መሥዋዕትም ፡ ያቀረቡ ፡ ዘንድ ፡ ገቡ ፤ ኢዩም ፡- በእጃችኹ ፡ አሳልፌ ፡ ከምሰጣችኹ ፡ ሰዎች ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ያመለጠ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ነፍሱ ፡ በዚያ ፡ ነፍስ ፡ ፋንታ ፡ ትኾናለች ፡ ብሎ ፡ በውጪ ፡ ሰማንያ ፡ ሰዎችን ፡ አዘጋጅቶ ፡ ነበር ።

25 ፤ የሚቃጠለውንም ፡ መሥዋዕት ፡ አቅርበው ፡ በፈጸሙ ፡ ጊዜ ፡ ኢዩ ፡ ዘበኛዎቹንና ፡ አለቃዎቹን ፡- ግቡና ፡ ግደሏቸው ፤ አንድም ፡ አይውጣ ፡ አላቸው ። በሰይፍም ፡ ስለት ፡ ገደሏቸው ፤ ዘበኛዎችና ፡ አለቃዎችም ፡ ወደ ፡ ውጭ ፡ ጣሏቸው ፡ ወደበዓልም ፡ ቤት ፡ ከተማ ፡ ኼዱ ።

26 ፤ ከበዓልም ፡ ቤት ፡ ሐውልቶቹን ፡ አወጡ ፡ አቃጠሏቸውም ።

27 ፤ የበዓልን ፡ ሐውልት ፡ ቀጠቀጡ ፡ የበዓልንም ፡ ቤት ፡ አፈረሱ ፡ እስከ ፡ ዛሬም ፡ ድረስ ፡ የውዳቂ ፡ መጣያ ፡ አደረጉት ።

28 ፤ እንዲሁም ፡ ኢዩ ፡ በዓልን ፡ ከእስራኤል ፡ አጠፋ ።

29 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እስራኤልን ፡ ካሳተው ፡ ከናባጥ ፡ ልጅ ፡ ከኢዮርብዓም ፡ ኅጢአት ፡ በቤቴልና ፡ በዳን ፡ ከነበሩት ፡ ከወርቁ ፡ እንቦሶች ፡ ኢዩ ፡ አልራቀም ።

30 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ኢዩን ፡- በፊቱ ፡ ቅን ፡ ነገር ፡ አድርገኻልና ፡ በልቤም ፡ ያለውን ፡ ሹሉ ፡ በአክሁብ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ አድርገኻልና ፡ ልጆችኸ ፡ እስከ ፡ አራት ፡ ትውልድ ፡ ድረስ ፡ በእስራኤል ፡ ዙፋን ፡ ላይ ፡ ይቀመጣሉ ፡ አለው ።

31 ፤ ኢዩ ፡ ግን ፡ በእስራኤል ፡ አምላክ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ በፍጹም ፡ ልቡ ፡ ይኼድ ፡ ዘንድ ፡ አልተጠነቀቀም ፤ እስራኤልንም ፡ ካሳተው ፡ ከኢዮርብዓም ፡ ኅጢአት ፡ አልራቀም ።

32 ፤ በዚያም ፡ ወራት ፡ እግዚአብሔር ፡ እስራኤልን ፡ ይከፋፍላቸው ፡ ዘንድ ፡ ገርመረ ፤ አዛሄልም ፡ በእስራኤል ፡ ዳርቻ ፡ ሹሉ ፡ መታቸው ።

33 ፤ በዮርዳኖስ ፡ ምሥራቅ ፡ ያለውን ፡ የገለዓድን ፡ አገር ፡ ሹሉ ፡ በአርኖን ፡ ወንዝ ፡ አጠገብ ፡ ካለቸው ፡ ከዐሮዔር ፡ ገምሮ ፡ የጋድንና ፡ የሮቤልን ፡ የምናቤንም ፡ አገር ፡ ገለዓድንና ፡ ባሳንን ፡ መታ ።

34 ፤ የቀረውም ፡ የኢዩ ፡ ነገር ፡ የሠራውም ፡ ሥራ ፡ ሹሉ ፡ ጭከናውም ፡ ሹሉ ፡ በእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

35 ፤ ኢዩም ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፡ በሰማርያም ፡ ቀበሩት ። በፋንታውም ፡ ልጁ ፡ ኢዮአካካ ፡ ነገሠ ።

36 ፤ ኢዩም ፡ በሰማርያ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ የነገሠበት ፡ ዘመን ፡ ኻያ ፡ ስምንት ፡ ዓመት ፡ ነበረ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 11 ። _____

ምዕራፍ : 11 ::

1 ፤ የአካዝያስም : እናት : ጎቶልያ : ልጅ : እንደ : ሞተ : ባዮች : ጊዜ : ተነሥታ : የመንግሥትን : ዘር : ኸሉ : አጠፋች ::

2 ፤ የንጉሡ : የኢዮራም : ልጅ : የአካዝያስ : እናት : የሳቤት : የአካዝያስን : ልጅ : ኢዮአስን : ወስዳ : ከተገደሉት : ከንጉሥ : ልጆች : መካከል : ሰረቀችው ፤ ርሱንና : ሞግዚቱንም : ወደ : ዕልፍኝ : ወሰደች ፤ እንዳይገደልም : ከጎቶልያ : ሸሽጉት ::

3 ፤ በርሷም : ዘንድ : ተሸሽጎ : በእግዚአብሔር : ቤት : ስድስት : ዓመት : ያኸል : ተቀመጠ :: ጎቶልያም : በምድር : ላይ : ነገሠች ::

4 ፤ በሰባተኛውም : ዓመት : የዳዔ : ልኮ : በካራውያንና : በዘበኛዎች : ላይ : ያሉትን : የመቶ : አለቃዎች : ወሰደ ፤ ወደእግዚአብሔርም : ቤት : አገባቸው ፤ ከነርሱም : ጋራ : ቃል : ኪዳን : አደረገ ፤ በእግዚአብሔርም : ቤት : አማላቸው ፤ የንጉሡንም : ልጅ : አሳያቸው ::

5 ፤ እንዲህም : ብሎ : አዘዛቸው :: እንዲህ : አድርጉ ፤ በሰንበት : ቀን : ከምትገቡት : ከእናንተ : ከሦስት : አንዱ : እጅ : የንጉሡን : ቤት : ዘብ : ጠብቁ ፤

6 ፤ ከእናንተ : ከሦስት : አንዱ : እጅ : በሱር : በር : ኹኑ ፤ አንዱም : እጅ : ከዘበኛዎች : ቤት : በኪላ : ባለው : በር : ኹኑ ፤ ቤቱንም : ጠብቁ ፤ ከልክሉም ፤

7 ፤ ከእናንተም : በሰንበት : ቀን : የምትወጡት : ኹለቱ : እጅ : በንጉሥ : ዙሪያ : ኾናችኹ : የእግዚአብሔርን : ቤት : ጠብቁ ::

8 ፤ ንጉሡንም : በዙሪያው : ክበቡት ፤ የጦር : ዕቃችኹም : በእጃችኹ : ይኹን ፤ በሰልፋችኹ : መካከል : የሚገባ : ይገደል ፤ ንጉሡም : በወጣና : በገባ : ጊዜ : ከርሱ : ጋራ : ኹኑ ::

9 ፤ መቶ : አለቃዎችም : ካህኑ : የዳዔ : ያዘዘውን : ኸሉ : አደረጉ ፤ ከነርሱም : እያንዳንዱ : በሰንበት : ይገቡ : የነበሩትን ፤ በሰንበቱም : ይወጡ : የነበሩትን : ሰዎች : ይዘው : ወደ : ካህኑ : ወደ : የዳዔ : መጡ ::

10 ፤ ካህኑም : በእግዚአብሔር : ቤት : የነበረውን : የንጉሡን : የዳዊትን : ጋሻና : ጦር : ኸሉ ፤ ለመቶ : አለቃዎች : ሰጣቸው ::

11 ፤ ዘበኛዎቹም : ኸሉ : እያንዳንዳቸው : የጦር : ዕቃቸውን : በእጃቸው : ይዘው : በንጉሡ : ዙሪያ : ከቤቱ : ቀኝ : እስከ : ቤቱ : ግራ : ድረስ : በመሠዊያውና : በቤቱ : አጠገብ : ቆሙ ::

12 ፤ የንጉሡንም : ልጅ : አውጥቶ : ዘውዱን : ጫነበት ፤ ምስክሩንም : ሰጠው ፤ ቀብተውም : ንጉሥ : አደረጉትና ፤ ንጉሡ : ሺሕ : ዓመት : ይንገሥ : እያሉ : እጃቸውን : አጨበጩ ::

13 ፤ ጎቶልያም : የሰራዊቱንና : የሕዝቡን : ድምፅ : በሰማች : ጊዜ : ወደ : ሕዝቡ : ወደእግዚአብሔር : ቤት : መጣች ::

14 ፤ እንሆም ፤ ንጉሡ : እንደተለመደው : በዐምዱ : አጠገብ : ቆሞ ፤ ከንጉሡም : ጋራ : አለቃዎችና : መለከተኛዎች : ቆመው : አየች ፤ የአገሩም : ሕዝብ : ኸሉ : ደስ : ብሏቸው : ቀንደ : መለከት : ይነፉ : ነበር ። ጎቶልያም : ልብሷን : ቀዳ :- ዐመፅ : ነው ፤ ዐመፅ : ነው : ብላ : ጮኸች ::

15 ፤ ካህኑም : የዳዔ : በጭፍራው : ላይ : የተሾሙትን : የመቶ : አለቃዎች :- ወደሰልፋ : መካከል : አውጧት ፤ የሚከተላትንም : በሰይፍ : ግደሉት : ብሎ : አዘዛቸው ፤ ካህኑ :- በእግዚአብሔር : ቤት : አትገደል : ብሏልና ::

16 ፤ እጃቸውንም : በርሷ : ላይ : ጫኑ ፤ በፈረሱም : መግቢያ : መንገድ : ወደንጉሥ : ቤት : ወሰዷት ፤ በዚያም : ገደሏት ::

17 ፤ የዳዔም : የእግዚአብሔር : ሕዝብ : ይኹኑ : ዘንድ : በእግዚአብሔርና : በንጉሡ : በሕዝቡም : መካከል : ቃል : ኪዳን : አደረገ ፤ ደግሞም : በንጉሡና : በሕዝቡ : መካከል : ቃል : ኪዳን : አደረገ ::

18 ፤ የአገሩም : ሕዝብ : ኸሉ : ወደሰዓል : ቤት : ኼደው : አፈረሱት ፤ መሠዊያዎቹንና : ምስሎቹን :

አደቀቁ ፡ የበዓልንም ፡ ካህን ፡ ማታንን ፡ በመሠዊያው ፡ ፊት ፡ ገደሉት ። ካህኑም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ አስተዳዳሪዎችን ፡ ሾመ ።

19 ፤ መቶ ፡ አለቃዎቹንና ፡ ካራውያንንም ፡ ዘበኛዎችንና ፡ የአገሩንም ፡ ሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ ወሰደ ፤ ንጉሡንም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ አወረዱት ፡ በዘበኛዎችም ፡ በር ፡ መንገድ ፡ ወደንጉሡ ፡ ቤት ፡ አመጡት ፤ በነገሥታቱም ፡ ዙፋን ፡ ተቀመጠ ።

20 ፤ የአገሩም ፡ ሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ ደስ ፡ አላቸው ፡ ከተማዬቱም ፡ ጸጥ ፡ አለች ። ጎቶልያንም ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ አጠገብ ፡ በሰይፍ ፡ ገደሏት ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 12 ። _____

ምዕራፍ ፡ 12 ።

1 ፤ ኢዮአስም ፡ መንገሥ ፡ በገመረ ፡ ጊዜ ፡ የሰባት ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ።

2 ፤ በኢዮ ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ ኢዮአስ ፡ መንገሥ ፡ ገመረ ፡ በኢዮሩሳሌምም ፡ አርባ ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ፤ እናቱም ፡ ሳብያ ፡ የተባለች ፡ የቤርሳቤሕ ፡ ሴት ፡ ነበረች ።

3 ፤ ካህኑ ፡ ዮዳም ፡ ያስተምረው ፡ በነበረ ፡ ዘመን ፡ ሹሉ ፡ ኢዮአስ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ቅን ፡ ነገር ፡ አደረገ ።

4 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በከብረብታዎቹ ፡ ላይ ፡ ያሉት ፡ መስገኛዎች ፡ አልተወገዱም ፤ ሕዝቡም ፡ ገና ፡ በከብረብታዎቹ ፡ ላይ ፡ ባሉት ፡ መስገኛዎች ፡ ይሠዋና ፡ ያጥን ፡ ነበር ።

5 ፤ ኢዮአስም ፡ ካህናቱን ፡- ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ የሚገባውን ፡ የተቀደሰውን ፡ ገንዘብ ፡ ሹሉ ፡ ስለነፍሱም ፡ ዋጋ ፡ የሚቀርበውን ፡ ገንዘብ ፡ በልባቸውም ፡ ፈቃድ ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ የሚያመጡትን ፡ ገንዘብ ፡ ሹሉ ፡

6 ፤ ካህናቱ ፡ እያንዳንዱ ፡ ሰው ፡ ከሚያመጣው ፡ ይውሰዱ ፡ በመቅደስም ፡ ውስጥ ፡ የተናዱትን ፡ ይጠግኑበት ፡ አላቸው ።

7 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እስከ ፡ ንጉሡ ፡ እስከ ፡ ኢዮአስ ፡ እስከ ፡ ኻያ ፡ ሦስተኛው ፡ ዓመት ፡ ድረስ ፡ በመቅደሱ ፡ ውስጥ ፡ የተናዱትን ፡ ካህናቱ ፡ አልጠገኑትም ፡ ነበር ።

8 ፤ ኢዮአስም ፡ ካህኑን ፡ ዮዳንና ፡ ካህናቱን ፡ ጠርቶ ፡- በመቅደሱ ፡ ውስጥ ፡ የተናዱትን ፡ ስፍራዎች ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አትጠግኟቸውም ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲያ ፡ ገንዘቡ ፡ ለቤቱ ፡ መጠገኛ ፡ ይሰጥ ፡ እንጂ ፡ ከሚያመጡት ፡ ሰዎች ፡ አትቀበሉ ፡ አላቸው ።

9 ፤ ካህናቱም ፡- ከሕዝቡ ፡ ገንዘቡን ፡ አንወስድም ፡ በቤቱም ፡ ውስጥ ፡ የተናዱትን ፡ አንጠግንም ፡ ብለው ፡ ዕሿ ፡ አሉ ።

10 ፤ ካህኑ ፡ ዮዳም ፡ ግን ፡ ሣጥን ፡ ወስዶ ፡ መክደኛውን ፡ ነደለው ፡ በመሠዊያውም ፡ አጠገብ ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ በሚገቡበት ፡ መግቢያ ፡ በስተቀኝ ፡ አኖረው ፤ ደጁንም ፡ የሚጠብቁ ፡ ካህናት ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ የሚመጣውን ፡ ገንዘብ ፡ ሹሉ ፡ ያኖሩበት ፡ ነበር ።

11 ፤ በሣጥንም ፡ ውስጥ ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ መኖሩን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ የንጉሡ ፡ ጸሓፊና ፡ የካህናቱ ፡ አለቃ ፡ ይመጡ ፡ ነበር ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ የተገኘውን ፡ ቈጥረው ፡ በከረጢት ፡ ውስጥ ፡ ያኖሩት ፡ ነበር ።

12 ፤ የተመዘነውንም ፡ ገንዘብ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቤት ፡ ለመሥራት ፡ በተሾሙት ፡ እጅ ፡ ይሰጡ ፡ ነበር ።

13 ፤ የተናደውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቤት ፡ ለመጠገን ፡ መክፈል ፡ ለሚያሻው ፡ ሹሉ ፡ ድንጋይና ፡ ዕንጨት ፡ ይገዙ ፡ ዘንድ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቤት ፡ ለሚሠሩ ፡ ዐናጢዎችና ፡ ሠራተኞች ፡ ግንበኛዎችና ፡ ድንጋይ ፡ ወቃሪዎች ፡ ይሰጡት ፡ ነበር ።

14 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ከሚመጣው ፡ ገንዘብ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ የሚኾኑ ፡ የብር ፡ ጽዋዎችና ፡ ጉጡቶች ፡ ድስቶችም ፡ መለከቶችም ፡ የወርቅና ፡ የብር ፡ ዕቃዎችም ፡ አልተሠሩም ፡ ነበር ።

15 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ለሚሠሩት ፡ ይሰጡት ፡ ነበር ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ቤት ፡ ጠገኑበት ።

16 ፤ ለሠራተኞችም ፡ ይከፍሉ ፡ ዘንድ ፡ ገንዘቡን ፡ የሚወስዱትን ፡ ሰዎች ፡ አይቈጣጠሯቸውም ፡ ነበር ፤ በታማኝነት ፡ ይሠሩ ፡ ነበርና ።

17 ፤ ስለበደልና : ስለጎጠኝነት : መሥዋዕት : የቀረበውም : ገንዘብ : ለካህናት : ነበረ : እንጂ : ወደእግዚአብሔር : ቤት : አያገቡትም : ነበር ።

18 ፤ በዚያም : ወራት : የሶርያ : ንጉሥ : አዛሄል : ወጥቶ : ጌትን : ወጋ ፣ ያዘውም ፤ አዛሄልም : ወደ : ኢየሩሳሌም : ለመውጣት : ፊቱን : አቀና ።

19 ፤ የይሁዳም : ንጉሥ : ኢዮአስ : አባቶቹ : የይሁዳ : ነገሥታት : ኢዮሳፍጥና : ኢዮራም : አካዝያስም : የቀደሱትን : ቅዱስ : ነገር ፣ ርሱም : የቀደሰውን ፣ በእግዚአብሔርም : ቤትና : በንጉሡ : ቤት : መዛግብት : የተገኘውን : ወርቅ : ሹሉ : ወሰደ ፣ ወደሶርያም : ንጉሥ : ወደ : አዛሄል : ላከው ። ርሱም : ከኢየሩሳሌም : ተመለሰ ።

20 ፤ የቀረውም : የኢዮአስ : ነገር ፣ የሠራውም : ሥራ : ሹሉ ፣ በይሁዳ : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ።

21 ፤ ባሪያዎቹም : ተነሥተው : በመጡት ፣ ወደ : ሲላ : በሚወርደውም : መንገድ : በሚሎ : ቤት : ገደሉት ።

22 ፤ ባሪያዎቹም : የሰምዓት : ልጅ : ዮዘካርና : የሾሜር : ልጅ : ዮዛባት : መቱት ፣ ሞተም ፤ በዳዊትም : ከተማ : ከአባቶቹ : ጋራ : ቀበሩት ፤ ልጁም : አሜስያስ : በፋንታው : ነገሠ ።

_____ መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ፣ ምዕራፍ : 13 ። _____

ምዕራፍ : 13 ።

1 ፤ በይሁዳ : ንጉሥ : በአካዝያስ : ልጅ : በኢዮአስ : በካያ : ሦስተኛው : ዓመት : የኢዩ : ልጅ : ኢዮአካዝ : በእስራኤል : ላይ : በሰማርያ : ነገሠ ፤ በሥራ : ሰባትም : ዓመት : ነገሠ ።

2 ፤ በእግዚአብሔርም : ፊት : ክፉ : ነገር : አደረገ ፤ እስራኤልንም : ያሳተውን : የናባጥን : ልጅ : የኢዮርብዓምን : ጎጠኝነት : ተከተለ ፤ ከርሷም : አልራቀም ።

3 ፤ የእግዚአብሔርም : ቍጣ : በእስራኤል : ላይ : ነደደ ፣ በዘመኑም : ሹሉ : በሶርያው : ንጉሥ : በአዛሄል : እጅ ፣ በአዛሄልም : ልጅ : በወልደ : አዴር : እጅ : አሳልፎ : ይሰጣቸው : ነበር ።

4 ፤ ኢዮአካዝም : እግዚአብሔርን : ለመነ ፤ እግዚአብሔርም : የሶርያ : ንጉሥ : እስራኤልን : ያስጨነቀበትን : ጭንቀት : አይታልና ፣ ሰማው ።

5 ፤ እግዚአብሔርም : ለእስራኤል : ታዳጊ : ሰጠ ፣ ከሶርያውያንም : እጅ : ዳኑ ፤ የእስራኤልም : ልጆች : እንደ : ቀድሞው : ጊዜ : በድንኳናቸው : ተቀመጡ ።

6 ፤ ነገር : ግን ፣ በርሷ : ሼዱ : እንጂ : እስራኤልን : ካሳተው : ከኢዮርብዓም : ቤት : ጎጠኝነት : አልራቁም ፤ ደግሞም : የማምለኪያ : ዐጸድ : በሰማርያ : ቆሞ : ቀረ ።

7 ፤ ለኢዮአካዝም : ከዐምሳ : ፈረሰኛዎች ፣ ከዐሥርም : ሠረገላዎች ፣ ከዐሥር : ሺሕም : እግረኛዎች : በቀር : ሕዝብ : አልቀረለትም ፤ የሶርያ : ንጉሥ : አጥፍቷቸዋልና ፣ በዐውድማም : እንዳለ : ዕብቅ : አድቅቋቸዋልና ።

8 ፤ የቀረውም : የኢዮአካዝ : ነገር ፣ ያደረገውም : ሹሉ ፣ ጭከናውም ፣ በእስራኤል : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ።

9 ፤ ኢዮአካዝም : ከአባቶቹ : ጋራ : አንቀላፋ ፣ በሰማርያም : ቀበሩት ፤ ልጁም : ዮአስ : በፋንታው : ነገሠ ።

10 ፤ በይሁዳ : ንጉሥ : በኢዮአስ : በሠላሳ : ሰባተኛው : ዓመት : የኢዮአካዝ : ልጅ : ዮአስ : በእስራኤል : ላይ : በሰማርያ : ነገሠ ፤ በሥራ : ስድስትም : ዓመት : ነገሠ ።

11 ፤ በእግዚአብሔር : ፊት : ክፉ : ነገር : አደረገ ፤ እስራኤልን ፣ በሳተው : በናባጥ : ልጅ : በኢዮርብዓም : ጎጠኝነት : ሹሉ : ሼደ : እንጂ : ከርሷ : አልራቀም ።

12 ፤ የቀረውም : የዮአስ : ነገር ፣ ያደረገውም : ሹሉ ፣ ከይሁዳም : ከአሜስያስ ፣ ጋራ : የተዋጋበት : ጭከና ፣ በእስራኤል : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ።

13 ፤ ዮአስም : ከአባቶቹ : ጋራ : አንቀላፋ ፣ ኢዮርብዓምም : በዙፋኑ : ላይ : ተቀመጠ ፤ ዮአስም : በሰማርያ :

ከእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ ጋራ ፡ ተቀበረ ።

14 ፤ ኤልሳዕም ፡ በሚሞትበት ፡ በሸታ ፡ ታመመ ፤ የእስራኤልም ፡ ንጉሥ ፡ የኦሳን ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ወርዶ ፡ በፊቱ ፡ አለቀሰና ፡- አባቴ ፡ ሆይ ፡ አባቴ ፡ ሆይ ፡ የእስራኤል ፡ ሠረገላና ፡ ፈረሰኛዎች ፡ አለ ።

15 ፤ ኤልሳዕም ፡- ቀስትና ፡ ፍላጻዎች ፡ ውሰድ ፡ አለው ፤ ቀስቱንና ፡ ፍላጻዎችንም ፡ ወሰደ ።

16 ፤ የእስራኤልንም ፡ ንጉሥ ፡- እጅኸን ፡ በቀስቱ ፡ ላይ ፡ ጫን ፡ አለው ። እጁንም ፡ ጫነበት ፤ ኤልሳዕም ፡ እጁን ፡ በንጉሡ ፡ እጅ ፡ ላይ ፡ ጫኖ ፡-

17 ፤ የምሥራቁን ፡ መስኮት ፡ ክፈት ፡ አለ ፤ ከፈተውም ። ኤልሳዕም ፡- ወርውር ፡

አለ ፤ ወረወረውም ። ርሱም ፡- የእግዚአብሔር ፡ መድኃኒት ፡ ፍላጻ ፡ ነው ፤ በሶርያ ፡ ላይ ፡ የመድኃኒት ፡ ፍላጻ ፡ ነው ፤ እስክታጠፋቸው ፡ ድረስ ፡ ሶርያውያንን ፡ በአፌቅ ፡ ትመታለኸ ፡ አለ ።

18 ፤ ደግሞም ፡- ፍላጻዎችን ፡ ውሰድ ፡ አለው ፤ ወሰዳቸውም ። የእስራኤልንም ፡ ንጉሥ ፡- ምድሩን ፡ ምታው ፡ አለው ። ሦስት ፡ ጊዜም ፡ መቶ ፡ ቆመ ።

19 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡ ተቈጥቶ ፡- ዐምስት ፡ ወይም ፡ ስድስት ፡ ጊዜ ፡ መትተኸው ፡ ኖሮ ፡ ሶርያን ፡ እስክታጠፋው ፡ ድረስ ፡ በመታኸው ፡ ነበር ፤ አኹን ፡ ግን ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ብቻ ፡ ሶርያን ፡ ትመታለኸ ፡ አለ ።

20 ፤ ኤልሳዕም ፡ ሞተ ፡ ቀበሩትም ። ከሞጠውም ፡ አደጋ ፡ ጣዮች ፡ በየዓመቱ ፡ ወደ ፡ አገሩ ፡ ይገቡ ፡ ነበር ።

21 ፤ ሰዎችም ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ሲቀብሩ ፡ አደጋ ፡ ጣዮችን ፡ አዩ ፡ ራሳውንም ፡ በኤልሳዕ ፡ መቃብር ፡ ጣሉት ፤ የኤልሳዕንም ፡ ዐጥንት ፡ በነካ ፡ ጊዜ ፡ ሰውኖው ፡ ድኖ ፡ በእግሩ ፡ ቆመ ።

22 ፤ የሶርያም ፡ ንጉሥ ፡ አዛሄል ፡ በኢዮአካዝ ፡ ዘመን ፡ ኸሉ ፡ እስራኤልን ፡ አስጨነቀ ፤

23 ፤ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ራራላቸው ፡ ማራቸውም ፡ ከአብርሃምና ፡ ከይሥሐቅ ፡ ከያዕቆብም ፡ ጋራ ፡ ስላደረገውም ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ እነርሱን ፡ ተመለከተ ፤ ሊያጠፋቸውም ፡ አልወደደም ፡ ፈጽሞም ፡ ከፊቱ ፡ አልጣላቸውም ።

24 ፤ የሶርያም ፡ ንጉሥ ፡ አዛሄል ፡ ሞተ ፤ ልጁም ፡ ወልደ ፡ አዴር ፡ በፋንታው ፡ ነገሠ ።

25 ፤ አዛሄልም ፡ ከአባቱ ፡ ከኢዮአካዝ ፡ እጅ ፡ በሰልፍ ፡ የወሰዳቸውን ፡ ከተማዎች ፡ የኢዮአካዝ ፡ ልጅ ፡ የኦሳን ፡ ከአዛሄል ፡ ልጅ ፡ ከወልደ ፡ አዴር ፡ እጅ ፡ ወሰደ ። የኦሳንም ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ መታው ፡ የእስራኤልንም ፡ ከተማዎች ፡ መለሰ ።

መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 14 ።

ምዕራፍ ፡ 14 ።

1 ፤ በእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ በኢዮአካዝ ፡ ልጅ ፡ በዮአስ ፡ በኸለተኛው ፡ ዓመት ፡ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ የኢዮአስ ፡ ልጅ ፡ አሜስያስ ፡ ነገሠ ።

2 ፤ መንገሥ ፡ በገመረ ፡ ጊዜ ፡ የኻያ ፡ ዐምስት ፡ ዓመት ፡ ጉልማላ ፡ ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ኻያ ፡ ዘጠኝ ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ። እናቱም ፡ የዓዳን ፡ የተባለች ፡ የኢየሩሳሌም ፡ ሴት ፡ ነበረች ።

3 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ ቅን ፡ ነገር ፡ አደረገ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ አባቱ ፡ ኢዮአስ ፡ እንዳደረገ ፡ ኸሉ ፡ እንጂ ፡ እንደ ፡ አባቱ ፡ እንደ ፡ ዳዊት ፡ አላደረገም ።

4 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በከራራታዎቹ ፡ ላይ ፡ ያሉት ፡ መስገኛዎች ፡ አልተወገዱም ፤ ሕዝቡም ፡ ገና ፡ በከራራታዎች ፡ ላይ ፡ ባሉት ፡ መስገኛዎች ፡ ይሠዋና ፡ ያጥን ፡ ነበር ።

5 ፤ መንግሥቱም ፡ በጸናለት ፡ ጊዜ ፡ አባቱን ፡ የገደሉትን ፡ ባሪያዎች ፡ ገደለ ።

6 ፤ በሙሴ ፡ ሕግ ፡ መጽሐፍም ፡ እንደ ፡ ተጻፈ ፡ እግዚአብሔርም ፡- ኸሉ ፡ በኅጢአቱ ፡ ይሙት ፡ እንጂ ፡ አባቶች ፡ በልጆች ፡ አይሙቱ ፡ ልጆችም ፡ በአባቶች ፡ አይሙቱ ፡ ብሎ ፡ እንዳዘዘ ፡ የነፍሱ ፡ ገዳዮቹን ፡ ልጆች ፡ አልገደለም ።

7 ፤ ርሱም ፡ በጨው ፡ ሸለቆ ፡ ከኤዶምያስ ፡ ዐሥር ፡ ሺሕ ፡ ሰው ፡ ገደለ ፤ ሴላን ፡ በሰልፍ ፡ ወስዶ ፡ ሰሟን ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡

ድረስ : የቅትኤል : ብሎ : ጠራት ::

8 ፤ በዚያን : ጊዜም : አሜሪካን :- ና : ርስ : በርሳችን : ፊት : ለፊት : እንተያይ : ብሎ : ወደእስራኤል : ንጉሥ : ወደኢየ : ልጅ : ወደኢየሐካዝ : ልጅ : ወደ : የሐስ : መልእክተኞቻችን : ላክ ::

9 ፤ የእስራኤልም : ንጉሥ : የሐስ :- የሊባኖስ : ኸርንችት : ልጅኸን : ለልጄ : ሚስት : አድርገኸ : ስጠው : ብሎ : ወደሊባኖስ : ዝግባ : ላክ ፤ የሊባኖስም : አውሬ : ዐልፎ : ኸርንችቱን : ረገጠ ::

10 ፤ ኤዶምያስን : በእውነት : መታኸ : ልብኸንም : ከፍ : ከፍ : አደረግኸ ፤ በዚያ : ተመካ : በቤትኸም : ተቀመጥ ፤ አንተ : ከይሁዳ : ጋራ : ትወድቅ : ዘንድ : ስለ : ምን : መከራ : ትሻለኸ :: ብሎ : ወደይሁዳ : ንጉሥ : ወደ : አሜሪካን : ላክ ::

11 ፤ አሜሪካን : ግን : አልሰማም ፤ የእስራኤልም : ንጉሥ : የሐስ : ወጣ : ርሱና : የይሁዳ : ንጉሥ : አሜሪካንም : በይሁዳ : ባለች : በቤት : ሳሚስ : ርስ : በርሳቸው : ተያዩ ::

12 ፤ ይሁዳም : በእስራኤል : ፊት : ተመታ ፤ እያንዳንዱም : ወደ : ድንኳኑ : ሸሸ ::

13 ፤ የእስራኤልም : ንጉሥ : የሐስ : የይሁዳን : ንጉሥ : የአካዝያስን : ልጅ : የኢየሐስን : ልጅ : አሜሪካንን : በቤትሳሚስ : ይዞ : ወደ : ኢየሩሳሌም : መጣ ፤ የኢየሩሳሌምንም : ቅጥር : ከኤፍሬም : በር : ዝምሮ : እስክ : ማእዘኑ : በር : ድረስ : አራት : መቶ : ክንድ : አፈረሰ ::

14 ፤ ወርቁንና : ብሩን : ኸሉ : በእግዚአብሔርም : ቤትና : በንጉሡ : ቤት : መዛግብት : የነበሩትን : ዕቃዎች : ኸሉ : በመያዣም : የተያዙትን : ወስዶ : ወደ : ሰማርያ : ተመለሰ ::

15 ፤ የቀረውም : ያደረገው : የየሐስ : ነገር : ጭከናውም : ከይሁዳም : ንጉሥ : ከአሜሪካን : ጋራ : እንደ : ተዋጋ : በእስራኤል : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ::

16 ፤ የሐስም : ከአባቶቹ : ጋራ : አንቀላፋ : በሰማርያም : ከእስራኤል : ነገሥታት : ጋራ : ተቀበረ ፤ ልጁም : ኢየሩሳሌም : በፋንታው : ነገሠ ::

17 ፤ የይሁዳም : ንጉሥ ፤ የኢየሐስ : ልጅ ፤ አሜሪካን ፤ ከእስራኤል : ንጉሥ ፤ ከኢየሐካዝ : ልጅ ፤ ከየሐስ : ሞት : በኸላ : ዐሥራ : ዐምስት : ዓመት : ኖረ ::

18 ፤ የቀረውም : የአሜሪካን : ነገር : በይሁዳ : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ::

19 ፤ በኢየሩሳሌምም : የዐመፅ : መሐላ : አደረጉበት : ርሱም : ወደ : ለኪሶ : ከብለለ ፤ በኸላውም : ወደ : ለኪሶ : ላኩ : በዚያም : ገደሉት ::

20 ፤ በፈረሰም : ጭነው : አመጡት : በኢየሩሳሌምም : በዳዊት : ከተማ : ከአባቶቹ : ጋራ : ተቀበረ ::

21 ፤ የይሁዳም : ሕዝብ : ኸሉ : የዐሥራ : ስድስት : ዓመት : ልጅ : የነበረውን : ዐዛርያስን : ወስዶ : በአባቱ : በአሜሪካን : ፋንታ : አነገሠው ::

20 ፤ ንጉሡም : ከአባቶቹ : ጋራ : ካንቀላፋ : በኸላ : ኤላትን : ሠርቶ : ወደ : ይሁዳ : መለሳት ::

23 ፤ በይሁዳ : ንጉሥ : በኢየሐስ : ልጅ : በአሜሪካን : በዐሥራ : ዐምስተኛው : ዓመት : የእስራኤል : ንጉሥ : የየሐስ : ልጅ : ኢየሩሳሌም : በሰማርያ : መንገሥ : ዝምረ ፤ አርባ : አንድ : ዓመትም : ነገሠ ::

24 ፤ በእግዚአብሔርም : ፊት : ክፉ : ነገር : አደረገ ፤ እስራኤልንም : ካሳተው : ከናባጥ : ልጅ : ከኢየሩሳሌም : ጎጢአት : ኸሉ : አልራቀም ::

25 ፤ የጋትሔሬር : በነበረው : በዐማቴ : ልጅ : በባሪያው : በነቢዩ : በየናስ : እጅ : እንደተናገረው : እንደ : እስራኤል : አምላክ : እንደእግዚአብሔር : ቃል : የእስራኤልን : ድንበር : ከሐማት : መግቢያ : ዝምሮ : እስከዐረባ : ባሕር : ድረስ : መለሰ ::

26 ፤ የታሰረውና : የተለቀቀውም : እንደ : ጠፋ : እስራኤልንም : የሚረዳ : እንዳልነበረ : እግዚአብሔር : እጅግ : የመረረውን : የእስራኤልን : ጭንቀት : አየ ::

27 ፤ እግዚአብሔርም ፡ የእስራኤልን ፡ ስም ፡ ከሰማይ ፡ በታች ፡ ይደመስስ ፡ ዘንድ ፡ አልተናገረም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በዮአስ ፡ ልጅ ፡ በኢዮርብዓም ፡ እጅ ፡ አዳናቸው ።

28 ፤ የቀረውም ፡ የኢዮርብዓም ፡ ነገር ፡ ያደረገውም ፡ ሹሉ ፡ ጭከናውም ፡ እንደ ፡ ተዋጋም ፡ የይሁዳ ፡ የነበረውን ፡ ደማስቆንና ፡ ሐማትን ፡ ለእስራኤል ፡ እንደ ፡ መለሰ ፡ በእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

29 ፤ ኢዮርብዓምም ፡ ከአባቶቹ ፡ ከእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፤ ልጁም ፡ ዘካርያ ፡ በፋንታው ፡ ነገሠ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 15 ። _____

ምዕራፍ ፡ 15 ።

1 ፤ በእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ በኢዮርብዓም ፡ በኻያ ፡ ሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ የአሜስያስ ፡ ልጅ ፡ ዐዛርያስ ፡ ነገሠ ።

2 ፤ መንገሥም ፡ በዠመረ ፡ ጊዜ ፡ የዐሥራ ፡ ስድስት ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ዐምሳ ፡ ሹሉት ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ፤ እናቱም ፡ ይኮልያ ፡ የተባለች ፡ የኢየሩሳሌም ፡ ሴት ፡ ነበረች ።

3 ፤ አባቱ ፡ አሜስያስ ፡ እንዳደረገው ፡ ሹሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ቅን ፡ ነገር ፡ አደረገ ።

4 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በከራብታዎች ፡ ላይ ፡ ያሉት ፡ መስገጃዎች ፡ አልተወገዱም ፤ ሕዝቡም ፡ ገና ፡ በከራብታዎች ፡ ላይ ፡ ባሉት ፡ መስገጃዎች ፡ ይሠዋና ፡ ያጥን ፡ ነበር ።

5 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ንጉሡን ፡ ቀሠፈው ፡ እስከሚሞትበትም ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ለምጻም ፡ ኾነ ፡ በተለየ ፡ ቤትም ፡ ይቀመጥ ፡ ነበር ፡ የንጉሡም ፡ ልጅ ፡ ኢዮአታም ፡ በንጉሥ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ ሠልጥኖ ፡ ለአገሩ ፡ ሕዝብ ፡ ይፈርድ ፡ ነበር ።

6 ፤ የቀረውም ፡ የዐዛርያስ ፡ ነገር ፡ የሠራውም ፡ ሥራ ፡ ሹሉ ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

7 ፤ ዐዛርያስም ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፡ በዳዊትም ፡ ከተማ ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ ቀበሩት ፤ ልጁም ፡ ኢዮአታም ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

8 ፤ በይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ በዐዛርያስ ፡ በሠላሳ ፡ ስምንተኛው ፡ ዓመት ፡ የኢዮርብዓም ፡ ልጅ ፡ ዘካርያስ¹⁷¹ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ በሰማርያ ፡ ስድስት ፡ ወር ፡ ነገሠ ።

9 ፤ አባቶቹም ፡ እንዳደረጉት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አደረገ ፤ እስራኤልን ፡ ካላታቸው ፡ ከናባጥ ፡ ልጅ ፡ ከኢዮርብዓም ፡ ኅጢአት ፡ አልራቀም ።

10 ፤ የኢያሴስ¹⁷²ም ፡ ልጅ ፡ ሰሎም ፡ ተማማለበት ፡ በይብልዓም ፡ መቶ ፡ ገደለው ፡ በርሱም ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

11 ፤ የቀረውም ፡ የዘካርያ ፡ ነገር ፡ እንሆ ፡ በእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ተጽፏል ።

12 ፤ ለኢዩ ፡ ልጆችኸ ፡ እስከ ፡ አራት ፡ ትውልድ ፡ ድረስ ፡ በእስራኤል ፡ ዙፋን ፡ ላይ ፡ ይቀመጣሉ ፡ ተብሎ ፡ የተነገረው ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ይህ ፡ ነበረ ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ።

13 ፤ በይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ በዖዝያን ፡ በሠላሳ ፡ ዘጠነኛው ፡ ዓመት ፡ የኢያሴስ ፡ ልጅ ፡ ሰሎም ፡ ነገሠ ፤ በሰማርያም ፡ አንድ ፡ ወር ፡ ያኸል ፡ ነገሠ ።

14 ፤ የጋዲም ፡ ልጅ ፡ ምናሔም ፡ ከቴርሳ ፡ ወጥቶ ፡ ወደ ፡ ሰማርያ ፡ መጣ ፡ በሰማርያም ፡ የኢያሴስን ፡ ልጅ ፡ ሰሎምን ፡ መታ ፡ ገደለውም ፤ በርሱም ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

15 ፤ የቀረውም ፡ የሰሎም ፡ ነገር ፡ የተማማለውም ፡ ዐመፅ ፡ እንሆ ፡ በእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ተጽፏል ።

16 ፤ በዚያን ፡ ጊዜም ፡ ምናሔም ፡ ከቴርሳ ፡ ወጥቶ ፡ ተፍሳን ፡ በርሷም ፡ ያሉትን ፡ ሹሉ ፡ ዳርቻዋንም ፡ መታ ፤ ይከፍቱለትም ፡ ዘንድ ፡ አልወደዱምና ፡ መታት ፤ በርሷም ፡ የነበሩትን ፡ እርጉዞች ፡ ሹሉ ፡ ቀደዳቸው ።

171 ዕብ. ፡ ዘካርያህ ።

172 ዕብ. ፡ ያሴሽ ፡ (ይቡስ ፡ የደረቀ) ።

17 ፤ በይሁዳ : ንጉሥ : በዐዛርያስ : በሠላሳ : ዘጠነኛው : ዓመት : የጋዲ : ልጅ : ምናሔም : በእስራኤል : ላይ : መንገሥ : ገዢ ፤ በሰማርያም : ዐሥር : ዓመት : ነገሠ ።

18 ፤ በእግዚአብሔርም : ፊት : ክፉ : ነገር : አደረገ ፤ እስራኤልን : ካሳተው : ከናባጥ : ልጅ : ከኢዮርብዓም : ኅጢአት : አልራቀም ።

19 ፤ በዘመኑም : የአሶር : ንጉሥ : ፎሐ¹⁷³ : በምድራቱ : ላይ : ወጣ ፤ ምናሔምም : መንግሥቱን : በእጁ : ያጸናለት : ዘንድ : የፎሐ : እጅ : ከርሱ : ጋራ : እንዲኾን : አንድ : ሺሕ : መክሊት : ብር : ሰጠው ።

20 ፤ ምናሔምም : ብሩን : ለአሶር : ንጉሥ : ይሰጥ : ዘንድ : በእስራኤል : ባለጠጋዎች : ኹሉ : ላይ : በያንዳንዱ : ላይ : ዐምሳ : ሰቅል : ብር : አስገብሮ : አወጣ ። የአሶርም : ንጉሥ : ተመለሰ ፤ በአገሪቱም : አልተቀመጠም ።

21 ፤ የቀረውም : የምናሔም : ነገር ፤ የሠራውም : ሥራ : ኹሉ ፤ በእስራኤል : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ።

22 ፤ ምናሔም : ከአባቶቹ : ጋራ : አንቀላፋ ፤ ልጁም : ፋቂስያስ : በርሱ : ፋንታ : ነገሠ ።

23 ፤ በይሁዳ : ንጉሥ : በዐዛርያስ : በዐምሳኛው : ዓመት : የምናሔም : ልጅ : ፋቂስያስ : በእስራኤል : ላይ : በሰማርያ : መንገሥ : ገዢ ፤ ኹለት : ዓመትም : ነገሠ ።

24 ፤ በእግዚአብሔርም : ፊት : ክፉ : ነገር : አደረገ ፤ እስራኤልን : ካሳተው : ከናባጥ : ልጅ : ከኢዮርብዓም : ኅጢአት : አልራቀም ።

25 ፤ የሰራዊቱም : አለቃ : የሮሜልዩ : ልጅ : ፋቁሔ : ተማማለበት ፤ በሰማርያም : በንጉሡ : ቤት : ግንብ : ውስጥ : ከአርጎብና : ከአርያ : ጋራ : መታው ፤ ከርሱም : ጋራ : ዐምሳ : የገለፃድ : ሰዎች : ነበሩ ፤ ገደለውም ፤ ፤ በርሱም : ፋንታ : ነገሠ ።

26 ፤ የቀረውም : የፋቂስያስ : ነገር ፤ የሠራውም : ሥራ : ኹሉ ፤ እንሆ ፤ በእስራኤል : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : ተጽፏል ።

27 ፤ በይሁዳ : ንጉሥ : በዐዛርያስ : በዐምሳ : ኹለተኛው : ዓመት : የሮሜልዩ : ልጅ : ፋቁሔ : በእስራኤል : ላይ : በሰማርያ : መንገሥ : ገዢ ፤ ኻያ : ዓመትም : ነገሠ ።

28 ፤ በእግዚአብሔርም : ፊት : ክፉ : ነገር : አደረገ ፤ እስራኤልን : ካሳተው : ከናባጥ : ልጅ : ከኢዮርብዓም : ኅጢአት : አልራቀም ።

29 ፤ በእስራኤልም : ንጉሥ : በፋቁሔ : ዘመን : የአሶር : ንጉሥ : ቴልጌልቴልፌልሶር : መጥቶ : ዒዮንና : አቤልቤትመዓካን ፤ ያኖዋንም ፤ ቃዴስንና : አሶርንም ፤ ገለፃድንና : ገሊላንም ፤ የንፍታሌምን : አገር : ኹሉ : ወሰደ ፤ ወደ : አሶርም : አፈለሳቸው ።

30 ፤ በገዢያንም : ልጅ : በኢዮአታም : በካያኛው : ዓመት : የኤላ : ልጅ : ሆሴዕ : በሮሜልዩ : ልጅ : በፋቁሔ : ላይ : ተማማለ ፤ መቶም : ገደለው ፤ በርሱም : ፋንታ : ነገሠ ።

31 ፤ የቀረውም : የፋቁሔ : ነገር ፤ የሠራውም : ሥራ : ኹሉ ፤ እንሆ ፤ በእስራኤል : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : ተጽፏል ።

32 ፤ በእስራኤል : ንጉሥ : በሮሜልዩ : ልጅ : በፋቁሔ : በኹለተኛው : ዓመት : የይሁዳ : ንጉሥ : የገዢያን : ልጅ : ኢዮአታም : ነገሠ ።

33 ፤ መንገሥ : በገዢያን : ጊዜ : የካያ : ዐምስት : ዓመት : ጉልማሳ : ነበረ ፤ በኢዮሩሳሌምም : ዐሥራ : ስድስት : ዓመት : ነገሠ ፤ እናቱ : የሳይቅ : ልጅ : ኢዮሩሳ¹⁷⁴ : ነበረች ።

34 ፤ በእግዚአብሔር : ፊት : ቅን : ነገር : አደረገ ፤ አባቱ : ገዢያን : እንዳደረገ : ኹሉ : እንዲሁ : አደረገ ።

173 ፉል ፤ ወይም : ፑል ።

174 ዕብ : ፤ የሩሻህ : (ርስት • የተወረሰች) ።

35 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በከፍተኛነት ፡ ላይ ፡ ያሉት ፡ መስገኛዎች ፡ አልተወገዱም ፤ ሕዝቡም ፡ ገና ፡ በከፍተኛነት ፡ ላይ ፡ ባሉት ፡ መስገኛዎች ፡ ይሠዋና ፡ ያጥን ፡ ነበር ። ርሱም ፡ የላይኛውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቤት ፡ በር ፡ ሠራ ።

36 ፤ የቀረውም ፡ የኢየሱስም ፡ ነገር ፡ የሠራውም ፡ ሥራ ፡ ሹሉ ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

37 ፤ በዚያም ፡ ወራት ፡ እግዚአብሔር ፡ የሰርያን ፡ ንጉሥ ፡ ረአሶንንና ፡ የሮሜልዩን ፡ ልጅ ፡ ፋቁሔን ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ መስደድ ፡ ዠመረ ።

38 ፤ ኢየሱስም ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፡ በአባቱም ፡ በዳዊት ፡ ከተማ ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ ተቀበረ ፤ ልጁም ፡ አካዝ¹⁷⁵ ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 16 ።

ምዕራፍ ፡ 16 ።

1 ፤ በሮሜልዩ ፡ ልጅ ፡ በፋቁሔ ፡ በዐሥራ ፡ ሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ የኢየሱስም ፡ ልጅ ፡ አካዝ ፡ ነገሠ ።

2 ፤ አካዝ ፡ መንገሥ ፡ በዠመረ ፡ ጊዜ ፡ የኻያ ፡ ዓመት ፡ ጉልማሳ ፡ ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ዐሥራ ፡ ስድስት ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ፤ እንደ ፡ አባቱም ፡ እንደ ፡ ዳዊት ፡ በአምላኩ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ቅን ፡ ነገር ፡ አላደረገም ።

3 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ መንገድ ፡ ኼደ ፤ ደግሞም ፡ እግዚአብሔር ፡ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ፊት ፡ እንዳላደዳቸው ፡ እንደ ፡ አሕዛብ ፡ ርኾሶት ፡ ልጁን ፡ በእሳት ፡ አሳለፈው ።

4 ፤ በመስገኛዎችና ፡ በከፍተኛነት ፡ ላይ ፡ በለመለመውም ፡ ዛፍ ፡ ሹሉ ፡ በታች ፡ ይሠዋና ፡ ያጥን ፡ ነበር ።

5 ፤ የዚያን ፡ ጊዜም ፡ የሰርያ ፡ ንጉሥ ፡ ረአሶንን ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ የሮሜልዩ ፡ ልጅ ፡ ፋቁሔ ፡ ሊዋጉ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጡ ፤ አካዝንም ፡ ከበቡት ፡ ሊያሸንፉት ፡ ግን ፡ አልቻሉም ።

6 ፤ በዚያም ፡ ዘመን ፡ የሰርያ ፡ ንጉሥ ፡ ረአሶንን ፡ ኤላትን ፡ ወደ ፡ ሰርያ ፡ መለሰ ፡ አይሁድንም ፡ ከኤላት ፡ አሳደደ ፤ ኤዶማውያንም ፡ ወደ ፡ ኤላት ፡ መጥተው ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በርሷ ፡ ተቀምጠዋል ።

7 ፤ አካዝም ፡— እኔ ፡ ባሪያኸና ፡ ልጅኸ ፡ ነኝ ፤ መጥተኸ ፡ ከተነሡበን ፡ ከሰርያ ፡ ንጉሥና ፡ ከእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ እጅ ፡ አድነኝ ፡ ብሎ ፡ ወደአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ወደ ፡ ቴልጌልቴልፌልሰር ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ላከ ።

8 ፤ አካዝም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤትና ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ መዛግብት ፡ የተገኘውን ፡ ብርና ፡ ወርቅ ፡ ወስዶ ፡ ወደአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ገጸ ፡ በረከት ፡ አድርጎ ፡ ሰደደው ።

9 ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ ሰማው ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ በደማስቆ ፡ ላይ ፡ ወጣባት ፡ ወሰዳትም ፡ ሕዝቧንም ፡ ወደ ፡ ቂር ፡ አፈለሳቸው ፡ ረአሶንንም ፡ ገደለ ።

10 ፤ ንጉሡም ፡ አካዝ ፡ የአሰርን ፡ ንጉሥ ፡ ቴልጌልቴልፌልሰርን ፡ ሊገናኘው ፡ ወደ ፡ ደማስቆ ፡ ኼደ ፤ በደማስቆ ፡ የነበረውን ፡ መሠዊያ ፡ አየ ፤ ንጉሡም ፡ አካዝ ፡ የመሠዊያውን ፡ ምሳሌና ፡ የአሠራሩን ፡ መልክ ፡ ወደ ፡ ካህኑ ፡ ወደ ፡ አርያ ፡ ላከው ።

11 ፤ ካህኑም ፡ አርያ ፡ መሠዊያ ፡ ሠራ ፤ ንጉሡ ፡ አካዝ ፡ ከደማስቆ ፡ ልኮ ፡ እንዳዘዘው ፡ ሹሉ ፡ እንዲሁ ፡ ካህኑ ፡ አርያ ፡ ንጉሡ ፡ አካዝ ፡ ከደማስቆ ፡ እስከመጣ ፡ ድረስ ፡ ሠራው ።

12 ፤ ንጉሡም ፡ ከደማስቆ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ መሠዊያውን ፡ አየ ፤ ንጉሡም ፡ ወደ ፡ መሠዊያው ፡ ቀርቦ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ወጣ ።

13 ፤ በመሠዊያውም ፡ ላይ ፡ የሚቃጠለውን ፡ መሥዋዕትና ፡ የእኹሉን ፡ ቊርባን ፡ አሳረገ ፡ የመጠጡንም ፡ ቊርባን ፡ አፈሰሰ ፡ የደሃንነቱንም ፡ መሥዋዕት ፡ ደም ፡ ረጨ ።

14 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ የነበረውን ፡ የናሱን ፡ መሠዊያ ፡ ከመቅደሱ ፡ ፊት ፡ ከመሠዊያውና ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ መካከል ፡ ፈቀቅ ፡ አድርጎ ፡ በመሠዊያው ፡ አጠገብ ፡ በሰሜን ፡ በኩል ፡ አኖረው ።

175 ዕብ. ፡ አኃዝ ፡ (አኃዘ ፡ ደኻ፣ ጠባቂ ፡ መጋቢ) ።

15 ፤ ንጉሡም : አካዝ ፡- የሚቃጠለውን ፡ የጧት ፡ መሥዋዕት ፡ የማታውንም ፡ የእኹሉን ፡ ቀርባን ፡ የንጉሡንም ፡ የሚቃጠለውን ፡ መሥዋዕትና ፡ የእኹሉን ፡ ቀርባን ፡ ለአገሩም ፡ ሕዝብ ፡ የሚኾን ፡ የሚቃጠለውን ፡ መሥዋዕትና ፡ የእኹሉን ፡ የመጠጡንም ፡ ቀርባን ፡ በታላቁ ፡ መሠዊያ ፡ ላይ ፡ አቅርብ ፤ የሚቃጠለውንም ፡ መሥዋዕት ፡ ደም ፡ ኹሉ ፡ የሌላ ፡ መሥዋዕቱንም ፡ ደም ፡ ኹሉ ፡ ርጭበት ፤ የናሱ ፡ መሠዊያ ፡ ግን ፡ እኔ ፡ አጠይቅበት ፡ ዘንድ ፡ ይኹን ፡ ብሎ ፡ ካህኑን ፡ አርያን ፡ አዘዘው ።

16 ፤ ካህኑ ፡ አርያ ፡ ንጉሡ ፡ አካዝ ፡ እንዳዘዘው ፡ ኹሉ ፡ እንዲሁ ፡ አደረገ ።

17 ፤ ንጉሡም ፡ አካዝ ፡ የመቀመጫዎችን ፡ ክፈፍ ፡ ቈረጠ ፡ ከነርሱም ፡ የመታጠቢያውን ፡ ሰኖች ፡ ወሰደ ፤ ከሬውንም ፡ ከበታቸው ፡ ከነበሩት ፡ ከናሱ ፡ በሬዎች ፡ አወረደው ፡ በጠፍጣፋውም ፡ ድንጋይ ፡ ላይ ፡ አኖረው ።

18 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ የዙፋኑን ፡ መሠረት ፡ ሠራ ፤ ስለአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ በውጭ ፡ ያለውን ፡ የንጉሡን ፡ መንገድ ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ አዞረው ።

19 ፤ የቀረውም ፡ አካዝ ፡ ያደረገው ፡ ነገር ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

20 ፤ አካዝም ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፡ በዳዊትም ፡ ከተማ ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ ተቀበረ ፤ ልጁም ፡ ሕዝቅያስ ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 17 ። _____

ምዕራፍ ፡ 17 ።

1 ፤ በይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ በአካዝ ፡ በዐሥራ ፡ ኹለተኛው ፡ ዓመት ፡ የኤላ ፡ ልጅ ፡ ሆሴዕ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ በሰማርያ ፡ ንጉሥ ፡ ኾነ ፤ ዘጠኝ ፡ ዓመትም ፡ ነገሠ ።

2 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አደረገ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ከርሱ ፡ አስቀድሞ ፡ እንደ ፡ ነበሩት ፡ እንደ ፡ እስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ አይደለም ።

3 ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ ስልምናሶር ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ወጣ ፤ ሆሴዕም ፡ ተገዛለት ፡ ግብርም ፡ አመጣለት ።

4 ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ በሆሴዕ ፡ ላይ ፡ ዐመፀ ፡ አገኘ ፤ መልእክተኞቻችን ፡ ወደግብጽ ፡ ንጉሥ ፡ ወደ ፡ ሴጎር ፡ ልኮ ፡ ነበርና ፤ እንደ ፡ ልማዱም ፡ በየዓመቱ ፡ ለአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ግብር ፡ አልሰጠምና ፤ ስለዚህ ፡ የአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ይዞ ፡ በወህኒ ፡ ቤት ፡ አሰረው ።

5 ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ በምድር ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ ወጣ ፡ ወደ ፡ ሰማርያም ፡ ወጥቶ ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ከበባት ።

6 ፤ በሆሴዕ ፡ በዘጠነኛው ፡ ዓመት ፡ የአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ሰማርያን ፡ ወሰደ ፡ እስራኤልንም ፡ ወደ ፡ አሰር ፡ አፈለሰ ፡ በአላሔና ፡ በአሰር ፡ በጎዛንም ፡ ወንዝ ፡ በሜዶንም ፡ ከተማዎች ፡ አኖራቸው ።

7 ፤ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ከግብጽ ፡ ንጉሥ ፡ ከፈርዖን ፡ እጅ ፡ ከግብጽ ፡ ምድር ፡ ያወጣቸውን ፡ አምላካቸውን ፡ እግዚአብሔርን ፡ በድለው ፡ ነበርና ፡ ሌላዎችንም ፡ አምልኮት ፡ አምልኮው ፡ ነበርና ፡

8 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ፊት ፡ ባላደዳቸው ፡ በአሕዛብ ፡ ሥርዐት ፡ የእስራኤልም ፡ ነገሥታት ፡ ባደረጓት ፡ ሥርዐት ፡ ኹደው ፡ ነበርና ፡ እንደዚህ ፡ ኾነ ።

9 ፤ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ በአምላካቸው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ላይ ፡ ቅን ፡ ያልኾነን ፡ ነገር ፡ በስውር ፡ አደረጉ ፤ በከተማዎቻቸውም ፡ ኹሉ ፡ ከዘበኛዎች ፡ ግንብ ፡ ዠምሮ ፡ እስከተመሸገች ፡ ከተማ ፡ ድረስ ፡ በከፍታዎቹ ፡ ላይ ፡ መስገኛዎችን ፡ ሠሩ ።

10 ፤ በረኅሻሻም ፡ ከራብታ ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ በለመለመውም ፡ ዛፍ ፡ ኹሉ ፡ ታች ፡ ሐውልቶችንና ፡ የማምለኪያ ፡ ዐጸዶችን ፡ ተከሉ ፤

11 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከፊታቸው ፡ ያወጣቸው ፡ አሕዛብ ፡ እንዳደረጉት ፡ በከራብታዎቹ ፡ መስገኛዎች ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ ያጥኑ ፡ ነበር ፤ እግዚአብሔርንም ፡ ያስቈጡ ፡ ዘንድ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አደረጉ ፤

12 ፤ እግዚአብሔርም ፡ የከለከላቸውን ፡ ጣዖቶች ፡ አመለከ ።

13 ፤ እግዚአብሔርም ፡- ከክፉ ፡ መንገዳችሁ ፡ ተመለሱ ፤ ለአባቶቻችሁ ፡ እንዳዘዝኩት ፡ በባሪያዎቼ ፡ በነቢያት ፡ የላክኩላችሁን ፡ ትእዛዜንና ፡ ሥርዐቴን ፡ ሕጌንም ፡ ኾሉ ፡ ጠብቁ ፡ ብሎ ፡ በነቢዩ ፡ ኾሉና ፡ በባለራእዩ ፡ አፍ ፡ ኾሉ ፡ በእስራኤልና ፡ በይሁዳ ፡ መሰከረ ።

14 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ አምላካቸውን ፡ እግዚአብሔርን ፡ እንዳላመኑ ፡ እንደ ፡ አባቶቻቸው ፡ ዐንገት ፡ ዐንገታቸውን ፡ አደነደኑ ፡ እንጂ ፡ አልሰሙም ።

15 ፤ ሥርዐተንም ፡ ከአባቶቻቸውም ፡ ጋራ ፡ ያደረገውን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ያጸናላቸውንም ፡ ምስክሩን ፡ ናቁ ፤ ከንቱ ፡ ነገርንም ፡ ተከተሉ ፡ ምናምንቴዎችም ፡ ኾኑ ፡ እግዚአብሔርም ፡ እንደ ፡ እነርሱ ፡ እንዳይሠሩ ፡ ያዘዛቸውን ፡ በዙሪያቸው ፡ ያሉትን ፡ አሕዛብን ፡ ተከተሉ ።

16 ፤ የአምላካቸውንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ ኾሉ ፡ ተዉ ፡ ቀልጠው ፡ የተሠሩትንም ፡ የኹለቱን ፡ እንደሰሩ ፡ ምስሎች ፡ አደረጉ ፡ የማምለኪያ ፡ ዐጸድንም ፡ ተከሉ ፡ ለሰማይም ፡ ሰራዊት ፡ ኾሉ ፡ ሰገዱ ፡ በዓልንም ፡ አመለኩ ።

17 ፤ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆቻቸውን ፡ በእሳት ፡ አሳለፏቸው ፡ ሚርተኛዎችና ፡ አስማተኛዎችም ፡ ኾኑ ፡ ያስቈጡትም ፡ ዘንድ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ለማድረግ ፡ ራሳቸውን ፡ ሸጡ ።

18 ፤ ስለዚህም ፡ እግዚአብሔር ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ እጅግ ፡ ተቈጣ ፡ ከፊቱም ፡ ጣላቸው ፤ ከይሁዳም ፡ ነገድ ፡ ብቻ ፡ በቀር ፡ ማንም ፡ አልቀረም ።

19 ፤ ይሁዳም ፡ ደግሞ ፡ እስራኤል ፡ ባደረጋት ፡ ሥርዐት ፡ ኼደ ፡ እንጂ ፡ የአምላኩን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ አልጠበቀም ።

20 ፤ እግዚአብሔርም ፡ የእስራኤልን ፡ ዘር ፡ ኾሉ ፡ ጠላ ፡ አስጨነቃቸውም ፡ ከፊቱም ፡ እስኪሞላቸው ፡ ድረስ ፡ በበዝባዎቻችሁ ፡ እጅ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጣቸው ።

21 ፤ እስራኤልንም ፡ ከዳዊት ፡ ቤት ፡ ለየ ፤ የናባጥንም ፡ ልጅ ፡ ኢዮርብዓምን ፡ አነገሡ ፤ ኢዮርብዓምም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ከመከተል ፡ እስራኤልን ፡ መለሰ ፡ ታላቅም ፡ ኅጢአት ፡ አሠራቸው ።

22 ፤ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ኢዮርብዓም ፡ ባደረገው ፡ ኅጢአት ፡ ኾሉ ፡ ኼዱ ፤

23 ፤ እግዚአብሔርም ፡ በባሪያዎቼ ፡ በነቢያቱ ፡ ኾሉ ፡ አፍ ፡ እንደ ፡ ተናገረው ፡ እስራኤልን ፡ ከፊቱ ፡ እስኪያወጣ ፡ ድረስ ፡ ከርሷ ፡ አልራቁም ። እስራኤልም ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ ከምድሩ ፡ ወደ ፡ አሰር ፡ ፈለሰ ።

24 ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ ከባቢሎንና ፡ ከኩታ ፡ ከአዋና ፡ ከሐማት ፡ ከሴፈርዋይም ፡ ሰዎችን ፡ አመጣ ፡ በእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ፋንታ ፡ በሰማርያ ፡ ከተማዎች ፡ አኖራቸው ፤ ሰማርያንም ፡ ወረሷት ፤ በከተማዎቿም ፡ ተቀመጡ ።

25 ፤ በዚያም ፡ መቀመጥ ፡ በገመሩ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አይፈሩትም ፡ ነበር ፤ እግዚአብሔርም ፡ አንበሳዎች ፡ ሰደደባቸው ፡ ይገድሏቸውም ፡ ነበር ።

26 ፤ ስለዚህም ፡ ለአሰር ፡ ንጉሥ ፡- ያፈለሰኻቸው ፡ በሰማርያም ፡ ከተማዎች ፡ ያኖርኻቸው ፡ የአገሩን ፡ አምላክ ፡ ወግ ፡ አላወቁም ፤ የአገሩን ፡ አምላክ ፡ ወግ ፡ አላወቁምና ፡ አንበሳዎችን ፡ ሰደባቸዋል ፡ እንሆም ፡ ገደሏቸው ፡ ብለው ፡ ተናገሩት ።

27 ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ። ከዚያ ፡ ካመጣችኋቸው ፡ ካህናት ፡ አንዱን ፡ ውሰዱ ፤ ኼዱም ፡ በዚያ ፡ ይቀመጥ ፡ የአገሩንም ፡ አምላክ ፡ ወግ ፡ ያስተምራቸው ፡ ብሎ ፡ አዘዘ ።

28 ፤ ከሰማርያም ፡ ካፈለሷቸው ፡ ካህናት ፡ አንዱ ፡ መጥቶ ፡ በቤቴል ፡ ተቀመጠ ፡ እግዚአብሔርንም ፡ እንዴት ፡ እንዲፈሩት ፡ ያስተምራቸው ፡ ነበር ።

29 ፤ በየሕዝባቸውም ፡ አምላካቸውን ፡ አደረጉ ፡ ሰምራውያንም ፡ በሠሩት ፡ በኩረብታው ፡ መስገጃዎች ፡ ሕዝቡ ፡ ኾሉ ፡ በሚኖሩበት ፡ ከተማዎቻቸው ፡ አኖሯቸው ።

30 ፤ የባቢሎንም ፡ ሰዎች ፡ ሱኮትብኖትን ፡ ሠሩ ፤ የኩታም ፡ ሰዎች ፡ ኤርጌል¹⁷⁶ን ፡ ሠሩ ፤ የሐማትም ፡ ሰዎች ፡

176 ፅብ. ፡ ኔርጋል ።

አሲማት¹⁷⁷ን : ሠሩ ፤

31 ፤ ዐዋውያንም : ኤልባዝር¹⁷⁸ንና : ተርታቅን : ሠሩ ፤ የሴፈርዋይም : ሰዎችም : ለሴፈርዋይም : አማልክት : ለአድራሜሌክና : ለዐነሜሌክ : ልጆቻቸውን : በእሳት : ያቃጥሉ : ነበር ።

32 ፤ እግዚአብሔርንም : ይፈሩ : ነበር ፤ ከመካከላቸውም : ለከራታቸው : መስገጃዎች : ካህናት : አደረጉ ፤ በከራታቸውም : መስገጃዎች : ይሠዉ : ነበር ።

33 ፤ እግዚአብሔርንም : ሲፈሩ : ከመካከላቸው : እንደፈለሱት : እንደ : አሕዛብ : ልማድ : አምላካቸውን : ያመልኩ : ነበር ።

34 ፤ እስከ : ዛሬ : ድረስ : እንደ : ቀደመው : ልማድ : ያደርጋሉ ፤ እግዚአብሔርንም : አይፈሩም ፤ እግዚአብሔርም : እስራኤል : ብሎ : የጠራውን : የያዕቆብን : ልጆች : እንዳዘዘቸው : ሥርዐትና : ፍርድ : ሕግና : ትእዛዝም : አያደርጉም ።

35 ፤ እግዚአብሔርም : ከነርሱ : ጋራ : ቃል : ኪዳን : አደረገ ፤ እንዲህም : ብሎ : አዘዘቸው ። ሌላዎችን : አማልክት : አትፍሩ ፤ አትስገዱላቸው ፤ አታምልኳቸው ፤ አትሠዉላቸው ፤

36 ፤ ነገር : ግን ፤ በታላቅ : ኅይል : በተዘረጋችም : ክንድ : ከግብጽ : ምድር : ያወጣችኹን : እግዚአብሔር : ርሱን : ፍሩ ፤ ለርሱም : ስገዱ ፤ ለርሱም : ሠዉ ፤

37 ፤ የጻፈላችኹንም : ሥርዐትና : ፍርድ : ሕግና : ትእዛዝም : ለዘለዓለም : ታደርጉ : ዘንድ : ጠብቁ ፤ ሌላዎችንም : አማልክት : አትፍሩ ።

38 ፤ ከእናንተም : ጋራ : ያደረግኹትን : ቃል : ኪዳን : አትርሱ ፤ ሌላዎችንም : አማልክት : አትፍሩ ።

39 ፤ አምላካችኹን : እግዚአብሔርን : ፍሩ ፤ ርሱም : ከጠላቶቻችኹ : ኸሉ : እጅ : ያድናችኋል ።

40 ፤ ነገር : ግን ፤ እንደ : ቀደመው : ልማዳቸው : አደረጉ : እንጂ : አልሰሙም ።

41 ፤ እነዚህም : አሕዛብ : እግዚአብሔርን : ይፈሩ : ነበር ፤ ደግሞም : የተቀረጹ : ምስሎቻቸውን : ያመልኩ : ነበር ፤ ልጆቻቸውም : የልጅ : ልጆቻቸውም : አባቶቻቸው : እንዳደረጉ : እንዲሁ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ያደርጋሉ ።

መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ : ምዕራፍ : 18 ።

ምዕራፍ : 18 ።

1 ፤ እንዲህም : ኾነ ፤ በእስራኤል : ንጉሥ : በኤላ : ልጅ : በሆሴዕ : በሦስተኛው : ዓመት : የይሁዳ : ንጉሥ : የአካዝ : ልጅ : ሕዝቅያስ : ነገሠ ።

2 ፤ መንገሥ : በገጠመረ : ጊዜ : የኻያ : ዐምስት : ዓመት : ጉልማሳ : ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም : ኻያ : ዘጠኝ : ዓመት : ነገሠ ፤ እናቱም : የዘካርያስ : ልጅ : አቡ¹⁷⁹ : ነበረች ።

3 ፤ ርሱም : አባቱ : ዳዊት : እንዳደረገው : ኸሉ : በእግዚአብሔር : ፊት : ቅን : ነገርን : አደረገ ።

4 ፤ በከራታቸውም : ያሉትን : መስገጃዎች : አስወገደ ፤ ሐውልቶችንም : ቀለጣጠመ ፤ የማምለኪያ : ዐጸይቹንም : ቈረጠ ፤ የእስራኤልም : ልጆች : እስከዚህ : ዘመን : ድረስ : ያጥኑለት : ነበርና ፤ ሙሴ : የሠራውን : የናሱን : እባብ : ሰባበረ ፤ ስሙንም : ነሐሽታን : ብሎ : ጠራው ።

5 ፤ በእስራኤልም : አምላክ : በእግዚአብሔር : ታመነ ፤ ከርሱም : በኺላ : ከርሱም : በፊት : ከነበሩት : ከይሁዳ : ነገሥታት : ኸሉ : ርሱን : የሚመስል : አልነበረም ።

6 ፤ ከእግዚአብሔርም : ጋራ : ተጣበቀ ፤ ርሱንም : ከመከተል : አልራቀም ፤ እግዚአብሔርም : ለሙሴ : ያዘዘውን : ትእዛዛቱን : ጠበቀ ።

7 ፤ እግዚአብሔርም : ከርሱ : ጋራ : ነበረ ፤ የሚኼድበትም : መንገድ : ተከናወነለት ፤ በአሰርም : ንጉሥ : ላይ :

177 ዕብ. ፡ አሺማ ።
178 ዕብ. ፡ ኒብሐዝ ።
179 ዕብ. ፡ አቡይ ፡ (አባዊ ፡ የአባት) ።

0 መፀ ፡ አልገበረሰትም ።

8 ፤ ፍልስጥኤማውያንንም ፡ እስከ ፡ ጋዛና ፡ እስከ ፡ ዳርቻዋ ፡ ድረስ ፡ ከዘበኛዎች ፡ ግንብ ፡ ዠምሮ ፡ እስከምሸጉ ፡ ከተማ ፡ ድረስ ፡ መታ ።

9 ፤ በንጉሡ ፡ በሕዝቅያስ ፡ በአራተኛው ፡ ዓመት ፡ በእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ በኤላ ፡ ልጅ ፡ በሆሴዕ ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ የአሶር ፡ ንጉሥ ፡ ስልምናሶር ፡ ወደ ፡ ሰማርያ ፡ ወጣ ፡ ከበባትም ።

10 ፤ ከሦስት ፡ ዓመት ፡ በኋላም ፡ ወሰዳት ፤ በሕዝቅያስ ፡ በስድስተኛው ፡ ዓመት ፡ በእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ በሆሴዕ ፡ በዘጠነኛው ፡ ዓመት ፡ ሰማርያ ፡ ተያዘች ።

11 ፤ የአሶር ፡ ንጉሥ ፡ እስራኤልን ፡ ወደ ፡ አሶር ፡ አፈለሰ ፡ በአላሔና ፡ በአሶር ፡ በጎዛንም ፡ ወንዝ ፡ በሜዶንም ፡ ከተማዎች ፡ አናራቸው ፤

12 ፤ የአምላካቸውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ አልሰሙምና ፡ ቃል ፡ ከዳኑንም ፡ አፍርሰዋልና ፡ የእግዚአብሔርም ፡ ባሪያ ፡ ሙሴ ፡ ያዘዘውን ፡ ሹሉ ፡ አልሰሙምና ፡ አላደረጉምና ።

13 ፤ በንጉሡም ፡ በሕዝቅያስ ፡ በዐሥራ ፡ አራተኛው ፡ ዓመት ፡ የአሶር ፡ ንጉሥ ፡ ሰናክሬም ፡ ወደ ፡ ይሁዳ ፡ ወደተመሸጉት ፡ ከተማዎች ፡ ሹሉ ፡ ወጣ ፡ ወሰዳቸውም ።

14 ፤ የይሁዳም ፡ ንጉሥ ፡ ሕዝቅያስ ፡- በድያለኸ ፡ ከእኔ ፡ ተመለስ ፤ የምትጭንብኝን ፡ ሹሉ ፡ እሸከማለኸ ፡ ብሎ ፡ ወደአሶር ፡ ንጉሥ ፡ ወደ ፡ ለኪሶ ፡ ላከ ። የአሶርም ፡ ንጉሥ ፡ በይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ በሕዝቅያስ ፡ ላይ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ መክሊት ፡ ብርና ፡ ሠላሳ ፡ መክሊት ፡ ወርቅ ፡ ጫነበት ።

15 ፤ ሕዝቅያስም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤትና ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ መዛግብት ፡ የተገኘውን ፡ ብር ፡ ሹሉ ፡ ሰጠው ።

16 ፤ በዚያን ፡ ጊዜም ፡ ሕዝቅያስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ መቅደስ ፡ ደጆችና ፡ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ ሕዝቅያስ ፡ ከለበጣቸው ፡ መቃኖች ፡ ወርቁን ፡ ቈረጠ ፡ ለአሶርም ፡ ንጉሥ ፡ ሰጠው ።

17 ፤ የአሶርም ፡ ንጉሥ ፡ ተርታንንና ፡ ራፌስን ፡ ራፋስቂስንም ፡ ከብዙ ፡ ሰራዊት ፡ ጋራ ፡ ከለኪሶ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ሕዝቅያስ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ላከ ። ወጥተውም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጡ ፤ በመጡም ፡ ጊዜ ፡ በዐጣቢው ፡ ዕርሻ ፡ መንገድ ፡ ባለችው ፡ በላይኛዪቱ ፡ ኸሬ ፡ መስኖ ፡ አጠገብ ፡ ቆሙ ።

18 ፤ ንጉሡንም ፡ ጠሩ ፤ የቤቱም ፡ አዛዥ ፤ የኬልቅያስ ፡ ልጅ ፡ ኤልያቄም ፡ ጸሓፊውም ፡ ሳምናስ ፡ ታሪክ ፡ ጸሓፊውም ፡ የአሣፍ ፡ ልጅ ፡ ዮአስ ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ ወጡ ።

19 ፤ ራፋስቂስም ፡ አላቸው ፡- ለሕዝቅያስ ፡ እንዲህ ፡ ብላችኸ ፡ ንገሩት ፡- ታላቁ ፡ የአሶር ፡ ንጉሥ ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ይህ ፡ የምትታመንበት ፡ መተማመኛ ፡ ምንድር ፡ ነው ።

20 ፤ የከንፈር ፡ ቃል ፡ ለሰልፍ ፡ ምክርና ፡ ጎይል ፡ እንደሚኾን ፡ ትናገራለኸ ፤ አኹንም ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ያመፅኸው ፡ በማን ፡ ተማምነኸ ፡ ነው ።

21 ፤ እንሆ ፡ በዚህ ፡ በተቀጠቀጠ ፡ በሸምበቆ ፡ በትር ፡ በግብጽ ፡ ትታመናለኸ ፤ ሰው ፡ ቢመረከብው ፡ ተሰብሮ ፡ በእጁ ፡ ይገባል ፡ ያቈስለውማል ፤ የግብጽ ፡ ንጉሥ ፡ ፈርዖን ፡ ለሚታመኑበት ፡ ሹሉ ፡ እንዲሁ ፡ ነው ።

22 ፤ እናንተም ፡- በአምላካችን ፡ በእግዚአብሔር ፡ እንታመናለን ፡ ብትሉኝ ፡ ሕዝቅያስ ፡ ይሁዳንና ፡ ኢየሩሳሌምን ፡- በኢየሩሳሌም ፡ ባለው ፡ በዚህ ፡ መሠዊያ ፡ ፊት ፡ ሰገዱ ፡ ብሎ ፡ የከረብታ ፡ መስገጃዎቹንና ፡ መሠዊያዎቹን ፡ ያስፈረሰ ፡ ይህ ፡ አይደለምን ።

23 ፤ አኹን ፡ እንግዲህ ፡ ከጌታዬ ፡ ከአሶር ፡ ንጉሥ ፡ ጋራ ፡ ተወራረድ ፡ የሚቀመጡባቸውንም ፡ ሰዎች ፡ ማግኘት ፡ ቢቻልኸ ፡ እኔ ፡ ኹለት ፡ ሺሕ ፡ ፈረሶች ፡ እሰጥኻለኸ ።

24 ፤ ስለ ፡ ሠረገላዎችና ፡ ስለ ፡ ፈረሰኛዎች ፡ በግብጽ ፡ ስትታመን ፡ ከጌታዬ ፡ ባሪያዎች ፡ የሚያንሰውን ፡ የአንዱ ፡ አለቃ ፡ ፊት ፡ ትቃወም ፡ ዘንድ ፡ እንዴት ፡ ይቻልኻል ።

25 ፤ አኹን ፡ በእውኑ ፡ ያለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ትእዛዝ ፡ ይህን ፡ ስፍራ ፡ አጠፋ ፡ ዘንድ ፡

ወጥቻለኹን ፡ እግዚአብሔር ፡- ወደዚች ፡ አገር ፡ ወጥተኝ ፡ አጥፋት ፡ አለኝ ።

26 ፤ የኬልቅያስም ፡ ልጅ ፡ ኤልያቄም ፡ ሳምናስም ፡ የኦስም ፡ ራፋብቂስን ፡- እኛ ፡ እንሰማለንና ፡ እባክኝ ፡ በሶርያ ፡ ቋንቋ ፡ ለባሪያዎችኝ ፡ ተናገር ፤ በቅጥርም ፡ ላይ ፡ ባለው ፡ ሕዝብ ፡ ገሮ ፡ በአይሁድ ፡ ቋንቋ ፡ አትናገረን ፡ አሉት ።

27 ፤ ራፋብቂስ ፡ ግን ፡- ጌታዬ ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ እናገር ፡ ዘንድ ፡ ወዳንተና ፡ ወደ ፡ ጌታኝ ፡ ልኮኛልን ፡ ከእናንተ ፡ ጋራ ፡ ከላቸውን ፡ ይበሉ ፡ ዘንድ ፡ ሽንታቸውንም ፡ ይጠጡ ፡ ዘንድ ፡ በቅጥር ፡ ላይ ፡ ወደተቀመጡት ፡ ሰዎች ፡ አይደለምን ፡ አላቸው ።

28 ፤ ራፋብቂስም ፡ ቆሞ ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ በአይሁድ ፡ ቋንቋ ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ጮኸ ፡- የታላቁን ፡ የአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ቃል ፡ ስሙ ፤ ንጉሡ ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡-

29 ፤ ከእጄ ፡ ያድናችኹ ፡ ዘንድ ፡ አይችልምና ፡ ሕዝቅያስ ፡ አያታላችኹ ፤

30 ፤ ሕዝቅያስም ፡- እግዚአብሔር ፡ በርግጥ ፡ ያድነናል ፡ ይህችም ፡ ከተማ ፡ በአሰር ፡ ንጉሥ ፡ እጅ ፡ አትሰጥም ፡ ብሎ ፡ በእግዚአብሔር ፡ እንድትታመኑ ፡ አያድርጋችኹ ።

31 ፤ ሕዝቅያስንም ፡ አትሰሙ ፤ የአሰር ፡ ንጉሥ ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ታረቁ ፡ ወደ ፡ እኔም ፡ ውጡ ፡ እያንዳንዳችኹም ፡ ከወይናችኹና ፡ ከበለላችኹ ፡ ብሉ ፡ ከጉድጓዳችኹም ፡ ውሃ ፡ ጠጡ ፤

32 ፤ ይህም ፡ መጥቼ ፡ ምድራችኹን ፡ ወደምትመስለው ፡ ምድር ፡ እኸልና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ እንጀራና ፡ ወይን ፡ ወይራና ፡ ማር ፡ ወዳለባት ፡ ምድር ፡ እስካፈልላችኹ ፡ ድረስ ፡ በሕይወት ፡ እንድትኖሩ ፡ እንዳትሞቱም ፡ ነው ። ሕዝቅያስም ፡- እግዚአብሔር ፡ ያድነናል ፡ ብሎ ፡ ቢያታልላችኹ ፡ አትሰሙት ።

33 ፤ በእውኑ ፡ የአሕዛብ ፡ አማልክት ፡ አገርቻቸውን ፡ ከአሰር ፡ ንጉሥ ፡ እጅ ፡ አድነዋቸዋልን ።

34 ፤ የሐማትና ፡ የአርፋድ ፡ አማልክት ፡ ወዴት ፡ አሉ ፡ የሴፈርዋይምና ፡ የሄና ፡ የዒዋም ፡ አማልክት ፡ ወዴት ፡ አሉ ፡

35 ፤ ሰማርያን ፡ ከእጄ ፡ አድነዋታልን ፡ እግዚአብሔር ፡ ኢየሩሳሌምን ፡ ከእጄ ፡ ያድን ፡ ዘንድ ፡ ከአገሮቹ ፡ አማልክት ፡ ኹሉ ፡ አገሩን ፡ ከእጄ ፡ ያዳነ ፡ ማን ፡ ነው ።

36 ፤ ሕዝቡም ፡ ዝም ፡ አሉ ፡ አንዳችም ፡ አልመለሱለትም ፤ ንጉሡ ፡ እንዳይመልሱለት ፡ አዞ ፡ ነበርና ።

37 ፤ የቤቱ ፡ አዛዥ ፡ የኬልቅያስ ፡ ልጅ ፡ ኤልያቄም ፡ ጸሐፊውም ፡ ሳምናስ ፡ ታሪክ ፡ ጸሐፊም ፡ የአሣፍ ፡ ልጅ ፡ የኦስ ፡ ልብላቸውን ፡ ቀደው ፡ ወደ ፡ ሕዝቅያስ ፡ መጡ ፡ የራፋብቂስንም ፡ ቃል ፡ ነገሩት ።

መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልፅ ፡ ምዕራፍ ፡ 19 ።

ምዕራፍ ፡ 19 ።

1 ፤ ንጉሡም ፡ ሕዝቅያስ ፡ ይህን ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ልብሱን ፡ ቀደደ ፡ ማቅም ፡ ለበሰ ፡ ወደእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ ገባ ።

2 ፤ የቤቱንም ፡ አዛዥ ፡ ኤልያቄምን ፡ ጸሐፊውንም ፡ ሳምናስን ፡ የካህናቱንም ፡ ሽማግሌዎች ፡ ማቅ ፡ ለብሰው ፡ ወደነቢዩ ፡ ወደዓምጽ ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ኢሳይያስ ፡ ይኼዱ ፡ ዘንድ ፡ ላካቸው ።

3 ፤ እነርሱም ፡- ሕዝቅያስ ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ይህ ፡ ቀን ፡ የመከራና ፡ የተግሣጽ ፡ የዘለፋም ፡ ቀን ፡ ነው ፤ ልጆች ፡ የሚወለዱበት ፡ ጊዜ ፡ ደርሷል ፡ ለመውለድም ፡ ጎይል ፡ የለም ።

4 ፤ ምናልባት ፡ በሕያው ፡ አምላክ ፡ ላይ ፡ ይገዳደር ፡ ዘንድ ፡ ጌታው ፡ የአሰር ፡ ንጉሥ ፡ የላከውን ፡ የራፋብቂስን ፡ ቃል ፡ ኹሉ ፡ አምላክኝ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይሰማ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አምላክኝ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ስለሰማው ፡ ቃል ፡ ይገሥጸው ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ስለዚህ ፡ ለቀረው ፡ ቅሬታ ፡ ጸልይ ፡ አሉት ።

5 ፤ እንዲሁ ፡ የንጉሡ ፡ የሕዝቅያስ ፡ ባሪያዎች ፡ ወደ ፡ ኢሳይያስ ፡ መጡ ።

6 ፤ ኢሳይያስም ፡- ለጌታችኹ ፡- እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- የአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ባሪያዎች ፡ ስለ ፡ ሰደቡኝ ፡ ስለሰማኸው ፡ ቃል ፡ አትፍራ ።

7 ፤ እንሆ ፡ በላዩ ፡ መንፈስን ፡ እሰዳለኹ ፡ ወሬንም ፡ ይሰማል ፡ ወደ ፡ ምድሩም ፡ ይመለሳል ፤ በምድሩም ፡ በሰይፍ ፡

እንዲወድቅ ፡ አደርገዋለኝ ፡ በሉት ፡ አላቸው ።

8 ፤ የአሰርም ፡ ንጉሥ ፡ ከለኪሶ ፡ እንደ ፡ ራቀ ፡ ሰምቶ ፡ ነበርና ፤ ራፋስቂስ ፡ ተመልሶ ፡ በልብና ፡ ሲዋጋ ፡ አገኘው ።

9 ፤ ርሱም ፡- የኢትዮጵያ ፡ ንጉሥ ፡ ቲርሐቅ ፡ ለወጋኝ ፡ መጥቷል ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ ሕዝቅያስ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ላከ ፤ እንዲህ ፡ ሲል ፡-

10 ፤ ለይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ ለሕዝቅያስ ፡ እንዲህ ፡ ብላችኹ ፡ ንገሩት ፡- ኢየሩሳሌም ፡ በአሰር ፡ ንጉሥ ፡ እጅ ፡ አትሰጥም ፡ ብሎ ፡ የምትታመንበት ፡ አምላክክ ፡ አያታልክ ።

11 ፤ እንሆ ፤ የአሰር ፡ ነገሥታት ፡ በምድር ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ ያደረጉትን ፤ እንዴትስ ፡ እንዳጠፏቸው ፡ ሰምተኻል ፤ አንተስ ፡ ትድናለኝን ።

12 ፤ አባቶቼ ፡ ያጠፏቸውን ፤ ጎዛንን ፤ ካራንን ፤ ራፊስን ፤ በተላላር ፡ የነበሩትንም ፡ የዴዴንን ፡ ልጆች ፤ የአሕዛብ ፡ አማልክት ፡ አዳኗቸውን ።

13 ፤ የሐማት ፡ ንጉሥ ፤ የአርፋድ ፡ ንጉሥ ፤ የሴፈርዋይም ፡ ከተማ ፡ ንጉሥ ፤ የሄናና ፡ የዒዋ ፡ ንጉሥ ፡ ወዴት ፡ አሉ ።

14 ፤ ሕዝቅያስም ፡ ደብዳቤውን ፡ ከመልእክተኞቻችን ፡ እጅ ፡ ተቀብሎ ፡ አነበበው ፤ ሕዝቅያስም ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ወጥቶ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ዘረጋው ።

15 ፤ ሕዝቅያስም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ጸለየ ፡- በኪሩቤል ፡ ላይ ፡ የምትቀመጥ ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ አቤቱ ፤ አንተ ፡ ብቻኝን ፡ የምድር ፡ ነገሥታት ፡ ኹሉ ፡ አምላክ ፡ ነኝ ፤ ሰማይንና ፡ ምድርን ፡ ፈጥረኻል ።

16 ፤ አቤቱ ፤ ገሮኝን ፡ አዘንብልና ፡ ሰማ ፤ አቤቱ ፤ ዐይኝንን ፡ ክፈትና ፡ እይ ፤ በሕያው ፡ አምላክ ፡ ላይ ፡ ይገዳደር ፡ ዘንድ ፡ የላከውን ፡ የሰናክሬምን ፡ ቃል ፡ ሰማ ።

17 ፤ አቤቱ ፤ በእውነት ፡ የአሰር ፡ ነገሥታት ፡ አሕዛብንና ፡ ምድራቸውን ፡ አፍርሰዋል ።

18 ፤ አማልክታቸውንም ፡ በእሳት ፡ ላይ ፡ ጥለዋል ፤ የዕንጨትና ፡ የድንጋይ ፡ የሰው ፡ እጅ ፡ ሥራ ፡ ነበሩ ፡ እንጂ ፡ አማልክት ፡ አልነበሩምና ፤ ስለዚህ ፤ አጥፍተዋቸዋል ።

19 ፤ እንግዲህም ፡ አምላካችን ፡ አቤቱ ፤ የምድር ፡ መንግሥታት ፡ ኹሉ ፡ አንተ ፡ ብቻ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክ ፡ እንደ ፡ ኾንኝ ፡ ያውቁ ፡ ዘንድ ፡ ከእጁ ፡ እንድታድኑን ፡ እለምንኻለኹ ።

20 ፤ የዓምጽም ፡ ልጅ ፡ ኢሳይያስ ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ወደ ፡ ሕዝቅያስ ፡ ላካ ፡- የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ስለአሰር ፡ ንጉሥ ፡ ስለ ፡ ሰናክሬም ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ የለመንኸውን ፡ ሰምቻለኹ ።

21 ፤ እግዚአብሔር ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የተናገረው ፡ ቃል ፡ ይህ ፡ ነው ፡- ድንግሊቱ ፡ የጽዮን ፡ ልጅ ፡ ቀላል ፡ አድርጋኻለች ፤ በንቀትም ፡ ሥቃብኻለች ፤ የኢየሩሳሌም ፡ ልጅ ፡ በላይኝ ፡ ራሷን ፡ ነቅንቃብኻለች ።

22 ፤ የተገዳደርኸው ፡ የሰደብኸውስ ፡ ማን ፡ ነው ። ቃልኸንስ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያደረግኸው ፡ ዐይኝንንም ፡ ወደ ፡ ላይ ፡ ያነሣኸው ፡ በማን ፡ ላይ ፡ ነው ። በእስራኤል ፡ ቅዱስ ፡ ላይ ፡ ነው ።

23 ፤ አንተስ ፡- በሠረገላዬ ፡ ብዛት ፡ ወደተራራዎች ፡ ከፍታ ፤ ወደሊባኖስ ፡ ጥግ ፡ ላይ ፡ ወጥቻለኹ ፤ ረገዥሞቼንም ፡ ዝግባዎች ፡ የተመረጡትንም ፡ ጥይቶች ፡ እቈርጣለኹ ፤ ወዳገሩም ፡ ዳርቻና ፡ ወደቀርሜሎስ ፡ ዱር ፡ እገባለኹ ።

24 ፤ ቈፈርኹም ፤ እንግዳውንም ፡ ውሃ ፡ ጠጣኹ ፤ የተገደበውንም ፡ ውሃ ፡ ኹሉ ፡ በእግሬ ፡ ጫማ ፡ አደርቃለኹ ፡ ብለኝ ፡ በመልእክተኞቻችን ፡ እጅ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ላይ ፡ ተገዳደርኝ ።

25 ፤ እኔ ፡ ጥንቱን ፡ እንደ ፡ ሠራኹት ፤ ቀድሞውንም ፡ እንዳደረግኹት ፡ አልሰማኸምን ። አኹንም ፡ የተመሸጉትን ፡ ከተማዎች ፡ የፍርስራሽ ፡ ክምር ፡ እስኪኾኑ ፡ ድረስ ፡ እንድታፈርስ ፡ አደረግኹኝ ።

26 ፤ ስለዚህም ፡ የሚኖሩባቸው ፡ ሰዎች ፡ እጃቸው ፡ ዝሏል ፤ ደንግጠውም ፡ ታውከዋል ፤ እንደ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ሣር ፤ እንደ ፡ ለምለምም ፡ በታያ ፤ በሰገነትም ፡ ላይ ፡ እንዳለ ፡ ሣር ፤ ላይሸት ፡ ዋግ ፡ እንደ ፡ መታውም ፡ እኸል ፡ ኾነዋል ።

27 ፤ እኔ ፡ ግን ፡ መቀመጫኸንና ፡ መውጫኸንም ፡ መግቢያኸንም ፡ በእኔም ፡ ላይ ፡ የተቈጠኸውን ፡ ቀጣ ፡

ዐውቄያላችኛ ::

28 ፤ ቀጣሽና : ትዕቢትኽ : ወደ : ገርዮ : ደርሷልና ፤ ስለዚህ : ስናጋዬን : በአፍንጫኽ ፤ ልንሚንም : በከንፈርኽ : አደርጋለኽ ፤ በመጣኽበትም : መንገድ : እመልስኻለኽ ::

29 ፤ ይህም : ምልክት : ይኸንኻል ፤ በዚህ : ዓመት : የገባውን ፤ በኹለተኛውም : ዓመት : ከገባው : የበቀለውን : ትበላላችኛ ፤ በሦስተኛውም : ዓመት : ትዘራላችኛ ፤ ታጭዱማላችኛ ፤ ወይንንም : ትተክላላችኛ ፤ ፍሬውንም : ትበላላችኛ ፤

30 ፤ ያመለጠው : የይሁዳ : ቤት : ቅሬታ : ሥሩን : ወደ : ታች : ይሰዳል ፤ ወደ : ላይም : ያፈራል ::

31 ፤ ከኢየሩሳሌም : ቅሬታ : ከጽዮንም : ተራራ : ያመለጡት : ይወጣሉና ፤ የሰራዊት : ጌታ : የእግዚአብሔር : ቅንአት : ይህን : ያደርጋል ::

32 ፤ ስለዚህም : እግዚአብሔር : ስለአሰር : ንጉሥ : እንዲህ : ይላል ፡- ወደዚች : ከተማ : አይመጣም ፤ ፍላጻንም : አይወረውርባትም ፤ በጋሻም : አይመጣባትም ፤ የዐፈርንም : ድልድል : አይደለድልባትም ::

33 ፤ በመጣበት : መንገድ : በዚያው : ይመለሳል ፤ ወደዚችም : ከተማ : አይመጣም ፤ ይላል : እግዚአብሔር ::

34 ፤ ስለ : እኔም ፤ ስለ : ባሪያዬም ፤ ስለ : ዳዊት : ይህችን : ከተማ : አድናት : ዘንድ : እጋርዳታለኽ ::

35 ፤ በዚያችም : ሌሊት : የእግዚአብሔር : መልአክ : ወጣ ፤ ከአሰራውያንም : ሰፈር : መቶ : ሰማንያ : ዐምስት : ሺሕ : ገደለ ፤ ማለዳም : በተነሡ : ጊዜ ፤ እንሆ ፤ ኹሉ : በድኖች : ነበሩ ::

36 ፤ የአሰርም : ንጉሥ : ሰናክሬም : ተነሥቶ : ኼደ ፤ ተመልሶም : በነገዩ : ተቀመጠ ::

37 ፤ በአምላኩም : በናሳራክ : ቤት : ሲሰግድ : ልጆቹ : አደራሜሌክና : ሳራሳር : በሰይፍ : ገደሉት ፤ ወደአራራትም : አገር : ከብለሉ ፤ ልጁም : አሥራዶን¹⁸⁰ : በርሱ : ፋንታ : ነገሠ ::

መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ፤ ምዕራፍ : 20 ::

ምዕራፍ : 20 ::

1 ፤ በዚያም : ወራት : ሕዝቅያስ : እስከ : ሞት : ድረስ : ታመመ ፤ ነቢዩም : የዓምጽ : ልጅ : አሳይያስ : ወደ : ርሱ : መጥቶ ፡- እግዚአብሔር : እንዲህ : ይላል ፡- ትሞታለኽ : እንጂ : በሕይወት : አትኖርምና : ቤትኽን : አስተካክል : አለው ::

2 ፤ ፊቱንም : ወደ : ግድግዳው : መልሶ : እንዲህ : ሲል : ወደ : እግዚአብሔር : ጸለየ ::

3 ፤ አቤቱ ፤ በፊትኽ : በእውነትና : በፍጹም : ልብ : እንደ : ኼድኽ ፤ ደስ : የሚያሠኝኽንም : እንዳደረግኽ : ታስብ : ዘንድ : እለምንኻለኽ :: ሕዝቅያስም : እጅግ : አድርጎ : አለቀሰ ::

4 ፤ አሳይያስም : ወደመካከለኛው : ከተማ : አደባባይ : ሳይደርስ : የእግዚአብሔር : ቃል : እንዲህ : ሲል : መጣለት ::

5 ፤ ተመልሰኽ : የሕዝቤን : አለቃ : ሕዝቅያስን : እንዲህ : በለው ፡- የአባትኽ : የዳዊት : አምላክ : እግዚአብሔር : እንዲህ : ይላል ፡- ጸሎትኽን : ሰምቻለኽ ፤ እንባኽንም : አይቻለኽ ፤ እንሆ ፤ እፈውስኻለኽ ፤ በሦስተኛውም : ቀን : ወደእግዚአብሔር : ቤት : ትወጣለኽ ::

6 ፤ በዕድሜኽም : ላይ : ዐሥራ : ዐምስት : ዓመት : እጨምራለኽ ፤ አንተንና : ይህችን : ከተማ : ከአሰር : ንጉሥ : እጅ : እታደጋለኽ ፤ ስለ : እኔም ፤ ስለ : ባሪያዬም ፤ ስለ : ዳዊት : ይህችን : ከተማ : እጋርዳታለኽ ::

7 ፤ አሳይያስም ፤ የበለሰ : ጥፍጥፍ : አምጡልኝ : አለ ፤ አምጥተውም : በዕባጩ : ላይ : አደረጉለት ፤ ርሱም : ተፈወሰ ::

8 ፤ ሕዝቅያስም : አሳይያስን ፤ እግዚአብሔር : እንዲፈውሰኝ ፤ እኔስ : በሦስተኛው : ቀን : ወደእግዚአብሔር : ቤት : እንድወጣ : ምልክቱ : ምንድር : ነው ፡- አለው ::

9 ፤ አሳይያስም ፤ እግዚአብሔር : የተናገረውን : ነገር : እንዲፈጽመው : ከእግዚአብሔር : ዘንድ : ምልክቱ : ይህ :

180 ዕብ. ፡ ኤጣርሐዶን ::

ይኸንልኻል ፤ ጥላው ፡ ዐሥር ፡ ደረጃ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ ይኼድ ፡ ዘንድ ፡ ወይም ፡ ዐሥር ፡ ደረጃ ፡ ወደ ፡ ኳላ ፡ ይመለስ ፡ ዘንድ ፡ ትወዳለኽን ፡ አለ ።

10 ፤ ሕዝቅያስም ፡ ጥላው ፡ ዐሥር ፡ ደረጃ ፡ ቢጨምር ፡ ቀላል ፡ ነገር ፡ ነው ፤ እንዲህ ፡ አይኹን ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ጥላው ፡ ዐሥር ፡ ደረጃ ፡ ወደ ፡ ኳላ ፡ ይመለስ ፡ አለው ።

11 ፤ ነቢዩም ፡ ኢሳይያስ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጮኸ ፤ ጥላውንም ፡ በአካዝ ፡ የጥላ ፡ ስፍራ ፡ ሰዓት ፡ ላይ ፡ በወረደበት ፡ መንገድ ፡ ዐሥር ፡ ደረጃ ፡ ወደ ፡ ኳላ ፡ መለሰው ።

12 ፤ በዚያም ፡ ወራት ፡ የባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ የባልዳን ፡ ልጅ ፡ መሮዳክ ፡ ባልዳን ፡ ሕዝቅያስ ፡ እንደ ፡ ታመመ ፡ ሰምቶ ፡ ነበርና ፡ ደብዳቤና ፡ እጅ ፡ መንኻ ፡ ወደ ፡ ሕዝቅያስ ፡ ላከ ።

13 ፤ ሕዝቅያስም ፡ ደስ ፡ አለው ፡ ግምጃ ፡ ቤቱንም ፡ ኸሉ ፡ ብሩንና ፡ ወርቁንም ፡ ቅመሙንና ፡ የከበረውንም ፡ ዘይት ፡ መሣሪያም ፡ ያለበትን ፡ ቤት ፡ በቤተ ፡ መዛግብቱም ፡ የተገኘውን ፡ ኸሉ ፡ አሳያቸው ፡ በቤቱና ፡ በግዛቱ ፡ ኸሉ ፡ ካለው ፡ ሕዝቅያስ ፡ ያላሳያቸው ፡ የለም ።

14 ፤ ነቢዩም ፡ ኢሳይያስ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ሕዝቅያስ ፡ መጥቶ ፡- እነዚህ ፡ ሰዎች ፡ ምን ፡ አሉ ፡ ከወዴትስ ፡ መጡልኽ ፡ አለው ። ሕዝቅያስም ፡- ከሩቅ ፡ አገር ፡ ከባቢሎን ፡ መጡ ፡ አለው ።

15 ፤ ርሱም ፡- በቤትኸ ፡ ያዩት ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለው ፤ ሕዝቅያስም ፡- በቤቴ ፡ ያለውን ፡ ኸሉ ፡ አይተዋል ፤ በቤተ ፡ መዛግብቱ ፡ ካለው ፡ ያላሳያቸው ፡ የለም ፡ አለው ።

16 ፤ ኢሳይያስም ፡ ሕዝቅያስን ፡- የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ሰማ ።

17 ፤ እንህ ፡ በቤትኸ ፡ ያለው ፡ ኸሉ ፡ አባቶቻችንም ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ ያከማቹት ፡ ኸሉ ፡ ወደ ፡ ባቢሎን ፡ የሚፈልስበት ፡ ወራት ፡ ይመጣል ፤ ምንም ፡ አይቀርም ፡ ይላል ፡ እግዚአብሔር ።

18 ፤ ከአንተም ፡ ከሚወጡት ፡ ከምትወልዳቸው ፡ ልጆቻች ፡ ማርከው ፡ ይወስዳሉ ፤ በባቢሎንም ፡ ንጉሥ ፡ ቤት ፡ ውስጥ ፡ ጃን ፡ ደረባዎች ፡ ይኾናሉ ፡ አለው ።

19 ፤ ሕዝቅያስም ፡ ኢሳይያስን ፡- የተናገርኸው ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ መልካም ፡ ነው ፡ አለው ። ደግሞም ፡- በዘመኔ ፡ ሰላምና ፡ እውነት ፡ የኾነ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ መልካም ፡ አይደለምን ፡ አለ ።

20 ፤ የቀረውም ፡ የሕዝቅያስ ፡ ነገር ፡ ጭከናውም ፡ ኸሉ ፡ ኸሬውንና ፡ መስኖውንም ፡ እንደ ፡ ሠራ ፡ ውሃውንም ፡ ወደ ፡ ከተማዬቱ ፡ እንዳመጣ ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

21 ፤ ሕዝቅያስም ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፤ ልጁም ፡ ምናሴ ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልፅ ፡ ምዕራፍ ፡ 21 ። _____

ምዕራፍ ፡ 21 ።

1 ፤ ምናሴም ፡ መንገሥ ፡ በዠመረ ፡ ጊዜ ፡ የዐሥራ ፡ ኹለት ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ዐምላ ፡ ዐምስት ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ፤ የእናቱ ፡ ስም ፡ ሐፍሴባ ፡ ነበረ ።

2 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ፊት ፡ እንዳወጣቸው ፡ እንደ ፡ አሕዛብ ፡ ርኾሰት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አደረገ ።

3 ፤ አባቱም ፡ ሕዝቅያስ ፡ ያፈረሳቸውን ፡ የከረብታውን ፡ መስገጃዎች ፡ መልሶ ፡ ሠራ ፤ የእስራኤልም ፡ ንጉሥ ፡ አክአብ ፡ እንዳደረገው ፡ ለበዓል ፡ መሠዊያ ፡ ሠራ ፡ የማምለኪያ ፡ ዐጸድንም ፡ ተከለ ፡ ለሰማይም ፡ ሰራዊት ፡ ኸሉ ፡ ሰገደ ፡ አመለካቸውም ።

4 ፤ እግዚአብሔርም ፡- ስሜን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ አኖራለኹ ፡ ባለው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ መሠዊያዎችን ፡ ሠራ ።

5 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ በኹለቱ ፡ ወለሎች ፡ ላይ ፡ ለሰማይ ፡ ሰራዊት ፡ ኸሉ ፡ መሠዊያዎችን ፡ ሠራ ።

6 ፤ ልጁንም ፡ በእሳት ፡ አሳለፈ ፡ ሞራ ፡ ገላጭም ፡ ኾነ ፡ አስማትም ፡ አደረገ ፡ መናፍሰት ፡ ጠሪዎችንና ፡ ጠንቋዮችንም ፡ ሰበሰበ ፤ ያስቈጣውም ፡ ዘንድ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ እጅግ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አደረገ ።

7 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ለዳዊትና ፡ ለልጁ ፡ ለሰሎሞን ፡- በዚህ ፡ ቤት ፡ ከእስራኤልም ፡ ነገድ ፡ ኸሉ ፡ በመረጥኳት ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ስሜን ፡ ለዘለዓለም ፡ አኖራለኹ ፤

8 ፤ ያዘዘኳቸውንም ፡ ኸሉ ፡ ባሪያዬም ፡ ሙሴ ፡ ያዘዘቸውን ፡ ሕግ ፡ ኸሉ ፡ ቢያደርጉ ፡ ቢጠብቁም ፡ ለአባቶቻቸው ፡ ከሰጠኳት ፡ ምድር ፡ የእስራኤልን ፡ እግር ፡ እንደ ፡ ገና ፡ አላቅበዘብዝም ፡ ባለው ፡ ቤት ፡ የሠራውን ፡ የማምለኪያ ፡ ዐጸድን ፡ የተቀረጸውን ፡ ምስል ፡ አቆመ ።

9 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ አልሰሙም ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ፊት ፡ ካጠፋቸው ፡ ከአሕዛብ ፡ ይልቅ ፡ ክፉ ፡ ይሠሩ ፡ ዘንድ ፡ ምናሴ ፡ አሳታቸው ።

10 ፤ እግዚአብሔርም ፡ በባሪያዎቹ ፡ በነቢያት ፡ እጅ ፡ እንዲህ ፡ ሲል ፡ ተናገረ ፡-

11 ፤ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ ምናሴ ፡ ይህን ፡ ርኽሶት ፡ አድርጓልና ፡ ከፊቱም ፡ የነበሩ ፡ አሞራውያን ፡ ከሠሩት ፡ ኸሉ ፡ ይልቅ ፡ ክፉ ፡ ሥራ ፡ ሠርቷልና ፡ ይሁዳንም ፡ ደግሞ ፡ በጣዖታቱ ፡ አስቷልና ፡

12 ፤ ስለዚህ ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- እንሆ ፡ የሚሰማውን ፡ ኸሉ ፡ ኸለቱን ፡ ገሮቻቸውን ፡ ጭው ፡ የሚያደርግ ፡ ክፉ ፡ ነገርን ፡ በኢየሩሳሌምና ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ አመጣለኹ ።

13 ፤ የሰማርያንም ፡ ገመድ ፡ የአክአብንም ፡ ቤት ፡ ቱንቢ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ላይ ፡ እዘረጋለኹ ፡ ሰውም ፡ ወጭቱን ፡ እንዲወለውል ፡ ኢየሩሳሌምን ፡ ወልውዬ ፡ እገለብጣታለኹ ።

14 ፤ የርስቴንም ፡ ቅሬታ ፡ እጥላለኹ ፡ በጠላቶቻቸውም ፡ እጅ ፡ አሳልፌ ፡ እሰጣቸዋለኹ ፡ ለጠላቶቻቸውም ፡ ኸሉ ፡ ምርኮና ፡ ብዝበዛ ፡ ይኸናሉ ፤

15 ፤ አባቶቻቸው ፡ ከግብጽ ፡ ከወጡ ፡ ገሮቹ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በፊቱ ፡ ክፉ ፡ ሠርተዋልና ፡ አስቈጥተውኝማልና ።

16 ፤ ደግሞም ፡ ምናሴ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ይሁዳን ፡ ካሳተበት ፡ ኅጢአት ፡ ሌላ ፡ ከዳር ፡ እስከ ፡ ዳር ፡ ኢየሩሳሌምን ፡ እስኪሞላት ፡ ድረስ ፡ እጅግ ፡ ብዙ ፡ ንጹሕ ፡ ደም ፡ አፈሰሰ ።

17 ፤ የምናሴም ፡ የቀረው ፡ ነገርና ፡ የሠራው ፡ ሥራ ፡ ኸሉ ፡ ያደረገውም ፡ ኅጢአት ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

18 ፤ ምናሴም ፡ ከአባቶቹ ፡ ጋራ ፡ አንቀላፋ ፡ በቤቱም ፡ አጠገብ ፡ ባለው ፡ በዖዛ ፡ አትክልት ፡ ተቀበረ ፤ ልጁም ፡ ዓሞጽ ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

19 ፤ ዓሞጽም ፡ መንገሥ ፡ በገሮቹ ፡ ጊዜ ፡ የኻያ ፡ ኸለት ፡ ዓመት ፡ ጉልማሳ ፡ ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ኸለት ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ፤ እናቱም ፡ የዮጥባ ፡ ሰው ፡ የሐሩስ ፡ ልጅ ፡ ሜሶላም ፡ ነበረች ።

20 ፤ አባቱም ፡ ምናሴ ፡ እንዳደረገ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ሠራ ።

21 ፤ አባቱም ፡ በኸደበት ፡ መንገድ ፡ ኸሉ ፡ ኸደ ፡ አባቱም ፡ ያመለካቸውን ፡ ጣዖታት ፡ አመለከ ፡ ሰገደላቸውም ።

22 ፤ የአባቶቹንም ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ተወ ፡ በእግዚአብሔርም ፡ መንገድ ፡ አልኸደም ።

23 ፤ የዓሞጽም ፡ ባሪያዎች ፡ አሜሩበት ፡ ንጉሡንም ፡ በቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ገደሉት ፡

24 ፤ የአገሩ ፡ ሕዝብ ፡ ግን ፡ በንጉሡ ፡ በዓሞጽ ፡ ላይ ፡ ያሴሩበትን ፡ ኸሉ ፡ ገደሉ ፤ የአገሩም ፡ ሕዝብ ፡ ልጁን ፡ ኢዮስያስን ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ አነገሡት ።

25 ፤ የዓሞጽም ፡ የቀረው ፡ ነገርና ፡ የሠራው ፡ ሥራ ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

26 ፤ በዖዛም ፡ አትክልት ፡ ባለው ፡ በመቃብሩ ፡ ተቀበረ ፤ ልጁም ፡ ኢዮስያስ ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ነገሠ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልፅ ፡ ምዕራፍ ፡ 22 ። _____

ምዕራፍ ፡ 22 ።

1 ፤ ኢዮስያስም ፡ መንገሥ ፡ በገሮቹ ፡ ጊዜ ፡ የስምንት ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ሠላሳ ፡ አንድ ፡

ዓመት ፡ ነገሠ ፤ እናቱም ፡ ከባሱሮት ፡ የኾነ ፡ የአዳያ ፡ ልጅ ፡ ይዲዳ¹⁸¹ ፡ ነበረች ።

2 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ ቅን ፡ ነገርን ፡ አደረገ ፤ በአባቱም ፡ በዳዊት ፡ መንገድ ፡ ኾሉ ፡ ኹደ ፤ ቀኝም ፡ ግራም ፡ አላለም ።

3 ፤ በንጉሡም ፡ በኢየሱስደስ ፡ በዐሥራ ፡ ስምንተኛው ፡ ዓመት ፡ በስምንተኛው ፡ ወር ፡ ንጉሡ ፡ ጸሐፊውን ፡ የሚሰላምን ፡ ልጅ ፡ የኤዜልደስን ፡ ልጅ ፡ ሳፋንን ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ላከው ፤ እንዲህም ፡ አለው ፡-

4 ፤ የመቅደሱ ፡ በረኛዎች ፡ ከሕዝቡ ፡ የሰበሰቡትን ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ የገባውን ፡ ገንዘብ ፡ ይደምር ፡ ዘንድ ፡ ወደካህናቱ ፡ አለቃ ፡ ወደ ፡ ኬልቅደስ ፡ ኹደ ።

5 ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ ላሉት ፡ ሠራተኛዎች ፡ አለቃዎች ፡ ይሰጡት ፤ እነርሱም ፡ የተናደውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቤት ፡ ለሚጠግኑት ፡ ሠራተኛዎች ፡

6 ፤ ለዐናጢዎችና ፡ ለጠራቢዎች ፡ ለድንጋይም ፡ ወቃሪዎች ፡ መቅደሱንም ፡ ለመጠገን ፡ ዕንጨትንና ፡ የተወቀረውን ፡ ድንጋይ ፡ ለሚገዙ ፡ ይክፈሉት ።

7 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እነርሱ ፡ የታመኑ ፡ ነበሩና ፤ በእጃቸው ፡ ስለ ፡ ተሰጠ ፡ አይቈጣጠሯቸውም ፡ ነበር ።

8 ፤ ካህኑም ፡ ኬልቅደስ ፡ ጸሐፊውን ፡ ሳፋንን ፤ የሕጉን ፡ መጽሐፍ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ አግኝቶለኹ ፡ አለው ፤ ኬልቅደስም ፡ መጽሐፉን ፡ ለሳፋን ፡ ሰጠው ፡ ርሱም ፡ አነበበው ።

9 ፤ ጸሐፊውም ፡ ሳፋን ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ መጣ ፤ ለንጉሡም ፡- በመቅደሱ ፡ የተገኘውን ፡ ገንዘብ ፡ ባሪያዎችክ ፡ አፈሰሱት ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ ሠራተኛዎች ፡ ላይ ፡ ለተሾሙት ፡ አለቃዎች ፡ ሰጡት ፡ ብሎ ፡ አወራለት ።

10 ፤ ጸሐፊውም ፡ ሳፋን ፡ ለንጉሡ ፡- ካህኑ ፡ ኬልቅደስ ፡ መጽሐፍ ፡ ሰጥቶኛል ፡ ብሎ ፡ ነገረው ። ሳፋንም ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ አነበበው ።

11 ፤ ንጉሡም ፡ የሕጉን ፡ መጽሐፍ ፡ ቃል ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፤ ልብሱን ፡ ቀደደ ።

12 ፤ ንጉሡም ፡ ካህኑን ፡ ኬልቅደስን ፤ የሳፋንንም ፡ ልጅ ፡ አኪቃም¹⁸²ን ፤ የሚክያስንም ፡ ልጅ ፡ ዓክቦርን ፤ ጸሐፊውንም ፡ ሳፋንን ፤ የንጉሡንም ፡ ብላቴና ፡ ዐሳያ¹⁸³ን ፡-

13 ፤ አባቶቻችን ፡ በርሷ ፡ የተጻፈውን ፡ ኾሉ ፡ ይሠሩ ፡ ዘንድ ፡ የዚችን ፡ መጽሐፍ ፡ ቃል ፡ ስላልሰሙ ፡ በላያችን ፡ የነደደ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቀጣ ፡ እጅግ ፡ ነውና ፤ ኹዳችኹ ፡ ስለ ፡ እኔና ፡ ስለ ፡ ሕዝቡ ፡ ስለ ፡ ይሁዳም ፡ ኾሉ ፡ የዚችን ፡ የተገኘችውን ፡ መጽሐፍ ፡ ቃል ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠይቁ ፡ ብሎ ፡ አዘዛቸው ።

14 ፤ እንዲሁም ፡ ካህኑ ፡ ኬልቅደስና ፡ አኪቃም ፡ ዓክቦርም ፡ ሳፋንና ፡ ዐሳያም ፡ ወደ ፡ ልብስ ፡ ጠባቂው ፡ ወደሐስራ ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ተቁዋ ፡ ልጅ ፡ ወደሴሌም ፡ ሚስት ፡ ወደ ፡ ነቢያቱ ፡ ወደ ፡ ሕልዳና ፡ ኹዳ ፤ ርሷም ፡ በኢየሩሳሌም ፡ በኹለተኛው ፡ ክፍል ፡ ተቀምጣ ፡ ነበር ፤ ከርሷም ፡ ጋራ ፡ ተነጋገሩ ።

15 ፤ ርሷም ፡ አለቻቸው ፡- የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ወደ ፡ እኔ ፡ ለላካችኹ ፡ ሰው ፡ እንዲህ ፡ ብላችኹ ፡ ንገሩት ፡-

16 ፤ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- እንሆ ፤ የይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ እንዳነበበው ፡ እንደ ፡ መጽሐፉ ፡ ቃል ፡ ኾሉ ፡ በዚህ ፡ ስፍራና ፡ በሚኖሩበት ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አመጣለኹ ።

17 ፤ በእጃቸው ፡ ሥራ ፡ ኾሉ ፡ ያስቈጡኝ ፡ ዘንድ ፡ ትተውኛልና ፤ ለሌላዎችም ፡ አማልክት ፡ ዐጥነዋልና ፤ ቀጣዬ ፡ በዚህ ፡ ስፍራ ፡ ላይ ፡ ይነዳል ፤ አይጠፋምም ።

18 ፤ እግዚአብሔርን ፡ ለመጠየቅ ፡ ለላካችኹ ፡ ለይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ ግን ፡ እንዲህ ፡ በሉት ፡- የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ስለሰማኸው ፡ ቃል ፤ ልብክ ፡ ገር ፡ ኾኗልና ፤

19 ፤ እነርሱም ፡ ለድንቅና ፡ ለመርገም ፡ እንዲኾኑ ፡ በዚህ ፡ ስፍራና ፡ በሚኖሩበት ፡ ላይ ፡ የተናገሩኹትን ፡ ሰምተኝ ፡

181 ዕብ. ፡ የዲይዳህ ፡ (የተወደደች) ።
182 ዕብ. ፡ አኪቃም ፡ (እኅዳውየ ፡ ቆመ ፡ ወንድሜ ፡ ቆመ) ።
183 ዕብ. ፡ ዐሳያህ ፡ (ጌታ ፡ ሠራ) ።

በእግዚአብሔር : ፊት : ተዋርደኻልና : ልብስኸን : ቀደኻልና : በፊቴም : አልቅሰኻልና : እኔ : ደግሞ : ሰምቼኻለኸኑ : ይላል : እግዚአብሔር ::

20 ፤ ስለዚህም : ደግሞ : ወደ : አባቶችኸ : እስከሰብኻለኸኑ : በሰላምም : ወደ : መቃብርኸ : ትሰበሰባለኸ ፤ በዚህም : ስፍራ : ላይ : የማመጣውን : ክፉ : ነገር : ዐይኖችኸ : አያዩም :- ይህንም : ለንጉሡ : አወሩለት ::

_____ መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ : ምዕራፍ : 23 :: _____

ምዕራፍ : 23 ::

1 ፤ ንጉሡም : ላከ ፤ የይሁዳንና : የኢየሩሳሌምንም : ሽማግሌዎች : ኸሉ : ሰበሰባቸው ::

2 ፤ ንጉሡም : ወደእግዚአብሔር : ቤት : ወጣ ፤ ከርሱም : ጋራ : የይሁዳ : ሰዎች : ኸሉ : በኢየሩሳሌምም : የሚኖሩ : ኸሉ : ካህናቱና : ነቢያቱም : ሕዝቡም : ኸሉ : ከታናሾቹ : ገምሮ : እስከ : ታላቆቹ : ድረስ : ወጡ ፤ በእግዚአብሔርም : ቤት : የተገኘውን : የቃል : ኪዳንን : መጽሐፍ : ቃል : ኸሉ : በገራቸው : አነበበ ::

3 ፤ ንጉሡም : በዐምደ : ወርቁ : አጠገብ : ቆሞ : እግዚአብሔርን : ተከትሎ : ይኼድ : ዘንድ : ትእዛዙንና : ምስክሩንም : ሥርዐቱንም : በፍጹም : ልቡና : በፍጹም : ነፍሱ : ይጠብቅ : ዘንድ : በዚህም : መጽሐፍ : የተጻፈውን : የቃል : ኪዳን : ቃል : ያጸና : ዘንድ : በእግዚአብሔር : ፊት : ቃል : ኪዳን : አደረገ ፤ ሕዝቡም : ኸሉ : ቃል : ኪዳን : ገቡ ::

4 ፤ ንጉሡም : የካህናቱን : አለቃ : ኬልቅያስን : በኸለተኛውም : መዓርግ : ያሉትን : ካህናትን : በረኛዎቹንም : ለበዓልና : ለማምለኪያ : ዐጸድ : ለሰማይም : ሰራዊት : ኸሉ : የተሠሩትን : ዕቃዎች : ኸሉ : ከእግዚአብሔር : መቅደስ : ያወጡ : ዘንድ : አዘዛቸው ፤ ከኢየሩሳሌምም : ውጭ : በቄድሮን : ሜዳ : አቃጠላቸው : በመዳንም : ወደ : ቤቴል : ወሰደው ::

5 ፤ የይሁዳ : ነገሥታትም : በይሁዳ : ከተማዎች : በነበሩት : በከፍተኛው : መስገኛዎች : በኢየሩሳሌምም : ዙሪያ : ባሉ : መስገኛዎች : ያጥኑ : ዘንድ : ያኖሯቸውን : የጣዖቱን : ካህናት : ለበዓልና : ለፀሐይ : ለጨረቃና : ለከዋክብት : ለሰማይም : ሰራዊት : ኸሉ : ያጥኑ : የነበሩትንም : አስወገደ ::

6 ፤ የማምለኪያ : ዐጸድንም : ጣዖት : ከእግዚአብሔር : ቤት : ወደኢየሩሳሌም : ውጭ : ወደቄድሮን : ፈፋ : አወጣው ፤ በቄድሮንም : ፈፋ : አጠገብ : አቃጠለው : አድቆም : ትቢያ : አደረገው : ትቢያውንም : በሕዝብ : መቃብር : ላይ : ጣለው ::

7 ፤ ሴቶቹም : ለማምለኪያ : ዐጸድ : መጋረጃ : ይፈትሉባቸው : የነበሩትን : በእግዚአብሔር : ቤት : ውስጥ : ያሉትን : የሰዶማውያንን : ቤቶች : አፈረሰ ::

8 ፤ ካህናቱንም : ኸሉ : ከይሁዳ : ከተማዎች : አወጣቸው ፤ ከጌባም : ገምሮ : እስከ : ቤርሳቤሕ : ድረስ : ካህናት : ያጥኑትን : የነበረውን : የከፍተኛው : መስገኛ : ኸሉ : ርኩስ : አደረገው :: በከተማዬቱም : በር : በግራ : በኩል : በነበረው : በከተማዬቱ : ሹም : በኢያሱ : በር : መግቢያ : አጠገብ : የነበሩትን : የበሮቹን : መስገኛዎች : አፈረሰ ::

9 ፤ የከፍተኛው : መስገኛዎች : ካህናት : ግን : በኢየሩሳሌም : ወዳለው : ወደእግዚአብሔር : መሠዊያ : አይመጡም : ነበር ፤ ብቻ : በወንድሞቻቸው : መካከል : ቁጣ : እንጀራ : ይበሉ : ነበር ::

10 ፤ ማንም : ሰው : ወንድ : ልጁን : ወይም : ሴት : ልጁን : ለሞሎክ : በእሳት : እንዳያሳልፍ : በሄኖም : ልጆች : ሸለቆ : የነበረውን : ቶፌትን : ርኩስ : አደረገው ::

11 ፤ የይሁዳም : ነገሥታት : በእግዚአብሔር : ቤት : መግቢያ : አጠገብ : በከተማው : አቅራቢያ : በነበረው : በጃን : ደረባው : በናታንሜሌክ : መኖሪያ : አጠገብ : ለፀሐይ : የሰጡትን : ፈረሶች : አስወገደ ፤ የፀሐይንም : ሠረገላዎች : በእሳት : አቃጠለ ::

12 ፤ የይሁዳም : ነገሥታት : ያሠሩትን : በአካዝ : ቤት : ሰገነት : ላይ : የነበሩትን : መሠዊያዎች : ምናሴም : ያሠሩውን : በእግዚአብሔር : ቤት : በኸለቱ : ወለሎች : ላይ : የነበሩትን : መሠዊያዎች : ንጉሡ : አስፈረሳቸው : አደቀቃቸውም : ትቢያቸውንም : በቄድሮን : ፈፋ : ጣለ ::

13 ፤ በኢየሩሳሌምም : ፊት : ለፊት : በርኩስት : ተራራ : ቀኝ : የነበሩትን : የእስራኤል : ንጉሥ : ሰሎሞን :

ለሲዳናውያን ፡ ርክሶት ፡ ለዐስታሮት ፡ ለሞዑብም ፡ ርክሶት ፡ ለካሞሽ ፡ ለዐሞንም ፡ ልጆች ፡ ርክሶት ፡ ለሚልኮም ፡ ያሠራቸውን ፡ መስገጃዎች ፡ ንጉሡ ፡ ርክስ ፡ አደረገ ።

14 ፤ ሐውልቶቹንም ፡ ሹሉ ፡ አደቀቀ ፤ የማምለኪያ ፡ ዐጸዶቹንም ፡ ቈረጠ ፤ በስፍራቸውም ፡ የሙታንን ፡ ዐጥንት ፡ ሞላበት ።

15 ፤ ደግሞም ፡ በቤቴል ፡ የነበረውን ፡ መሠዊያ ፤ እስራኤልንም ፡ ያሳተ ፡ የናባጥ ፡ ልጅ ፡ ኢዮርብዓም ፡ ያሠራውን ፡ የኩረብታውን ፡ መስገጃ ፤ ይህን ፡ መሠዊያና ፡ መስገጃ ፡ አፈረሰ ፤ ደንጋዮቹንም ፡ ሰባበረ ፤ አድቆም ፡ ትቢያ ፡ አደረገው ፡ የማምለኪያ ፡ ዐጸዶንም ፡ አቃጠለው ።

16 ፤ ኢዮስያስም ፡ ዘወር ፡ ብሎ ፡ በተራራው ፡ የነበሩትን ፡ መቃብሮች ፡ አየ ፤ ኢዮርብዓምም ፡ በበዓል ፡ ጊዜ ፡ በመሠዊያ ፡ አጠገብ ፡ ሲቆም ፡ እነዚህን ፡ ነገሮች ፡ የተነባ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ እንደተናገረው ፡ እንደእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ልኮ ፡ ከመቃብሮቹ ፡ ዐጥንቶቹን ፡ አስወጣ ፤ በመሠዊያውም ፡ ላይ ፡ አቃጠላቸው ፡ አረከሰውም ። ዘወርም ፡ ብሎ ፡ ወደተናገረው ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ መቃብር ፡ ዐይኖቹን ፡ አቅንቶ ፡-

17 ፤ ያ ፡ የማየው ፡ የመታሰቢያ ፡ ምልክት ፡ ምንድር ፡ ነው ። አለ ። የዚያችም ፡ ከተማ ፡ ሰዎች ፡- ከይሁዳ ፡ ወጥቶ ፡ በቤቴል ፡ መሠዊያ ፡ ላይ ፡ ይህን ፡ ያደረግኸውን ፡ ነገር ፡ የተናገረው ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ መቃብር ፡ ነው ፡ ብለው ፡ ነገሩት ።

18 ፤ ርሱም ፡- ተዉት ፤ ማንም ፡ ዐጥንቱን ፡ አያንቀሳቅሰው ፡ አለ ፤ እነርሱም ፡ ከሰማርያ ፡ ከወጣው ፡ ከነቢዩ ፡ ዐጥንት ፡ ጋራ ፡ ዐጥንቱን ፡ ተዉ ።

19 ፤ በሰማርያም ፡ ከተማዎች ፡ የነበሩትን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ያስቈጡት ፡ ዘንድ ፤ የእስራኤል ፡ ነገሥታት ፡ የሠሩትን ፡ የኩረብታውን ፡ መስገጃዎች ፡ ኢዮስያስ ፡ አስወገዳቸው ፤ በቤቴልም ፡ እንዳደረገው ፡ ነገር ፡ ሹሉ ፡ እንዲሁ ፡ አደረገባቸው ።

20 ፤ በዚያም ፡ የነበሩትን ፡ የኩረብታውን ፡ መስገጃዎች ፡ ካህናት ፡ ሹሉ ፡ በመሠዊያዎቹ ፡ ላይ ፡ ገደላቸው ፤ የሰዎቹንም ፡ ዐጥንት ፡ በመሠዊያዎቹ ፡ ላይ ፡ አቃጠለ ። ወደ ፡ ኢየሩሳሌምም ፡ ተመለሰ ።

21 ፤ ንጉሡም ፡ ሕዝቡን ፡ ሹሉ ፡- በዚህ ፡ በቃል ፡ ኪዳን ፡ መጽሐፍ ፡ እንደተጻፈው ፡ ለአምላካችኹ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ፋሲካ ፡ አድርጉ ፡ ብሎ ፡ አዘዛቸው ።

22 ፤ እንደዚህም ፡ ያለ ፡ ፋሲካ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ይፈርዱ ፡ ከነበሩ ፡ ከመላፍንት ፡ ዘመን ፡ ገምሮ ፡ በእስራኤልና ፡ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ዘመን ፡ ሹሉ ፡ አልተፈሰሰም ።

23 ፤ ነገር ፡ ግን ፤ በይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ በኢዮስያስ ፡ በዐሥራ ፡ ስምንተኛው ፡ ዓመት ፡ ይህ ፡ ፋሲካ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ተፈሰሰ ።

24 ፤ ደግሞም ፡ ካህኑ ፡ ኬልቅያስ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ባገኘው ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈውን ፡ የሕጉን ፡ ቃል ፡ ያጸና ፡ ዘንድ ፤ መናፍስት ፡ ጠሪዎቹንና ፡ ጠንቋዮቹን ፡ ተራፊምንና ፡ ጣዖታትንም ፡ በይሁዳ ፡ አገርና ፡ በኢየሩሳሌም ፡ የተገኘውን ፡ ርክሶት ፡ ሹሉ ፡ ኢዮስያስ ፡ አስወገደ ።

25 ፤ እንደ ፡ ሙሴም ፡ ሕግ ፡ ሹሉ ፡ በፍጹም ፡ ልቡ ፡ በፍጹምም ፡ ነፍሱ ፡ በፍጹምም ፡ ኅይሉ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔርም ፡ የተመለሰ ፡ እንደ ፡ ርሱ ፡ ያለ ፡ ንጉሥ ፡ ከርሱ ፡ አስቀድሞ ፡ አልነበረም ፤ እንደ ፡ ርሱም ፡ ያለ ፡ ንጉሥ ፡ ከርሱ ፡ በኋላ ፡ አልተነሣም ።

26 ፤ ነገር ፡ ግን ፤ ምናሴ ፡ ስላስቈጣው ፡ ነገር ፡ ሹሉ ፡ እግዚአብሔር ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ ከነደደው ፡ ከታላቁ ፡ ቀጣው ፡ ትኩሳት ፡ አልተመለሰም ።

27 ፤ እግዚአብሔርም ፡- እስራኤልን ፡ እንዳራቅኹት ፡ ይሁዳን ፡ ከፊቴ ፡ አርቀዋለኹ ፤ ይህችንም ፡ የመረጥኳትን ፡ ከተማ ፡ ኢየሩሳሌምንና ፡- ስሜ ፡ በዚያ ፡ ይኾናል ፡ ያልኹትን ፡ ቤት ፡ እጥላለኹ ፡ አለ ።

28 ፤ የቀረውም ፡ የኢዮስያስ ፡ ነገር ፤ የሠራውም ፡ ሥራ ፡ ሹሉ ፤ በይሁዳ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ።

29 ፤ በርሱም : ዘመን : የግብጽ : ንጉሥ : ፈርዖን : ኒካው : ከአሰር : ንጉሥ : ጋራ : ሊጋጠም : ወደኤፍራጥስ : ወንዝ : ወጣ ፤ ንጉሡም : ኢዮስያስ : ከርሱ : ጋራ : ሊጋጠም : ወጣ ፤ ፈርዖንም : በተገናኘው : ጊዜ : በመጊዶ : ገደለው ።

30 ፤ ከሞተም : በኋላ : ባሪያዎቹ : በሠረገላው : አድርገው : ከመጊዶ : ወደ : ኢየሩሳሌም : አመጡት ፤ በመቃብሩም : ቀበሩት ። የአገሩም : ሰዎች : የኢዮስያስን : ልጅ : ኢዮአክስን : ወሰዱት ፤ ቀብተውም : በአባቱ : ፋንታ : አነገሡት ።

31 ፤ ኢዮአክስም : መንገሥ : በገርመረ : ጊዜ : የኻያ : ሦስት : ዓመት : ጉልማሳ : ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም : ሦስት : ወር : ነገሠ ። እናቱም : ዐሚጣል : ትባል : ነበር ፤ ርሷም : የልብና : ሰው : የኤርምያስ : ልጅ : ነበረች ።

32 ፤ አባቶቹም : እንዳደረጉ : ኹሉ : በእግዚአብሔር : ፊት : ክፉ : አደረገ ።

33 ፤ በኢየሩሳሌምም : እንዳይነግሥ : ፈርዖን : ኒካው : በሐማት : ምድር : ባለችው : በራብላ : አሰረው ፤ በምድሩም : ላይ : መቶ : መክሊት : ብርና : አንድ : መክሊት : ወርቅ : ፈሰሴ : ጣለበት ።

34 ፤ ፈርዖን : ኒካውም : የኢዮስያስን : ልጅ : ኤልያቄምን : በአባቱ : በኢዮስያስ : ፋንታ : አነገሠ ፤ ስሙንም : ኢዮአቄም¹⁸⁴ : ብሎ : ለወጠው ። ኢዮአክስንም : ወስዶ : ወደ : ግብጽ : አፈለሰው ፤ በዚያም : ሞተ ።

35 ፤ ኢዮአቄምም : ብሩንና : ወርቁን : ለፈርዖን : ሰጠው ፤ እንደ : ፈርዖንም : ትእዛዝ : ገንዘብ : ይሰጥ : ዘንድ : ምድሩን : አስገባረ ፤ ለፈርዖን : ኒካውም : ይሰጥ : ዘንድ : ከአገሩ : ሕዝብ : ኹሉ : እንደ : ግምጋሜው : ብርና : ወርቅ : አስከፈለ ።

36 ፤ ኢዮአቄምም : መንገሥ : በገርመረ : ጊዜ : የኻያ : ዐምስት : ዓመት : ጉልማሳ : ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም : ዐሥራ : አንድ : ዓመት : ነገሠ ፤ እናቱም : ዘቢዳ : ትባል : ነበር ፤ ርሷም : የሩማ : ሰው : የፈዳያ : ልጅ : ነበረች ።

37 ፤ አባቶቹም : እንዳደረጉ : ኹሉ : በእግዚአብሔር : ፊት : ክፉ : አደረገ ።

_____ መጽሐፈ : ነገሥት : ካልዕ ፥ ምዕራፍ : 24 ። _____

ምዕራፍ : 24 ።

1 ፤ በርሱም : ዘመን : የባቢሎን : ንጉሥ : ናቡከደነጾር : ወጣ ፤ ኢዮአቄምም : ሦስት : ዓመት : ተገዛለት ፤ ከዚያም : በኋላ : ዘወር : አለና : ዐመጠበት ።

2 ፤ እግዚአብሔርም : የከለዳውያንንና : የሰርያውያንን : የሞዐባውያንንም : የዐሞንንም : ልጆች : አደጋ : ጣዮች : ሰደደበት ፤ በባሪያዎቹ : በነቢያት : እንደተናገረው : እንደእግዚአብሔር : ቃል : ያጠፉት : ዘንድ : በይሁዳ : ላይ : ሰደዳቸው ።

3 ፤ ምናሴ : ስላደረገው : ኅጢአት : ኹሉ : ስላፈሰሰውም : ንጹሕ : ደም ፤ ኢየሩሳሌምንም : በንጹሕ : ደም : ስለ : ሞላ : ከፈቱ : ያስወግዳቸው : ዘንድ : ይህ : ነገር : በእግዚአብሔር : ትእዛዝ : በይሁዳ : ላይ : ኾነ ፤

4 ፤ እግዚአብሔርም : ይራራ : ዘንድ : አልወደደም ።

5 ፤ የቀረውም : የኢዮአቄም : ነገር ፤ የሠራውም : ሥራ : ኹሉ ፤ በይሁዳ : ነገሥታት : ታሪክ : መጽሐፍ : የተጻፈ : አይደለምን ።

6 ፤ ኢዮአቄምም : ከአባቶቹ : ጋራ : አንቀላፋ ፤ ልጁም : ዮአኪን¹⁸⁵ ፤ በርሱ : ፋንታ : ነገሠ ።

7 ፤ የባቢሎንም : ንጉሥ : ለግብጽ : ንጉሥ : የነበረውን : ኹሉ : ከግብጽ : ወንዝ : ገምሮ : እስከኤፍራጥስ : ወንዝ : ድረስ : ወስዶ : ነበርና ፤ የግብጽ : ንጉሥ : ከዚያ : ወዲያ : ከአገሩ : አልወጣም ።

8 ፤ ዮአኪን : መንገሥ : በገርመረ : ጊዜ : የዐሥራ : ስምንት : ዓመት : ጉልማሳ : ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም : ሦስት : ወር : ነገሠ ፤ እናቱም : ኔስታ : ትባል : ነበር ፤ ርሷም : የኢየሩሳሌም : ሰው : የኤልናታን : ልጅ : ነበረች ።

9 ፤ አባቱም : እንዳደረገ : ኹሉ : በእግዚአብሔር : ፊት : ክፉ : አደረገ ።

10 ፤ በዚያም : ወራት : የባቢሎን : ንጉሥ : የናቡከደነጾር : ባሪያዎች : ወደ : ኢየሩሳሌም : ወጡ ፤ ከተማዬቱም :

184 ዕብ . ፡ የሆያቄም ፡ (ያቀውም ፡ እግዚአ . ጌታ ፡ ያቆማል) ።

185 ዕብ . ፡ የሆያኪይን ፡ (ይከውን ፡ በእግዚአ . በጌታ ፡ ይኾናል) ።

ተከበበች ።

11 ፤ ባሪያዎቹም ፡ በከበቧት ፡ ጊዜ ፡ የባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ናቡከደነጾር ፡ ወደ ፡ ከተማዬቱ ፡ ወጣ ።

12 ፤ የይሁዳም ፡ ንጉሥ ፡ ዮአኮብ ፡ እናቱ ፡ ባሪያዎቹም ፡ አለቃዎቹም ፡ ጃን ፡ ደረባዎቹም ፡ ወደባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ወጡ ፤ የባቢሎንም ፡ ንጉሥ ፡ በነገሠ ፡ በስምንተኛው ፡ ዓመት ፡ ያዘው ።

13 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ መዛግብትን ፡ ሹሉ ፡ የንጉሡም ፡ ቤት ፡ መዛግብትን ፡ ከዚያ ፡ አወጣ ፤ እግዚአብሔርም ፡ እንደ ፡ ተናገረው ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ ሰሎሞን ፡ በእግዚአብሔር ፡ መቅደስ ፡ የሠራውን ፡ የወርቁን ፡ ዕቃ ፡ ሹሉ ፡ ሰባበረ ።

14 ፤ ኢየሩሳሌምንም ፡ ሹሉ ፡ አለቃዎቹንም ፡ ሹሉ ፡ ጸኑዓን ፡ ኅያላኑንም ፡ ሹሉ ፡ ጠራቢዎቹንም ፡ ሹሉ ፡ ብረት ፡ ሠራተኛዎቹን ፡ ሹሉ ፡ ዐሥር ፡ ሺሕ ፡ ምርኮኛዎች ፡ አፈለሰ ፤ ከድኻዎች ፡ ከአገሩ ፡ ሕዝብ ፡ በቀር ፡ ማንም ፡ አልቀረም ።

15 ፤ የአኮብንም ፡ ወደ ፡ ባቢሎን ፡ አፈለሰ ፤ የንጉሡንም ፡ እናት ፡ የንጉሡንም ፡ ሚስቶች ፡ ጃን ፡ ደረባዎቹንም ፡ የአገሩንም ፡ ታላላቆች ፡ ከኢየሩሳሌም ፡ ወደ ፡ ባቢሎን ፡ ማረከ ።

16 ፤ የባቢሎንንም ፡ ንጉሥ ፡ ብርቱዎቹንና ፡ ሰልፍ ፡ የሚችሉትን ፡ ሹሉ ፡ ኅያላኑን ፡ ሹሉ ፡ ሰባት ፡ ሺሕ ፡ ያኻል ፡ ጠራቢዎችና ፡ ብረት ፡ ሠራተኛዎችም ፡ አንድ ፡ ሺሕ ፡ ወደ ፡ ባቢሎን ፡ ማረከ ።

17 ፤ የባቢሎንንም ፡ ንጉሥ ፡ የዮአኪንን ፡ አገት ፡ ማታያንን ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ አነገሠ ፡ ስሙንም ፡ ሴዴቅያስ ፡ ብሎ ፡ ለወጠው ።

18 ፤ ሴዴቅያስ ፡ መንገሥ ፡ በዠመረ ፡ ጊዜ ፡ የኻያ ፡ አንድ ፡ ዓመት ፡ ጉልማሳ ፡ ነበረ ፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ዐሥራ ፡ አንድ ፡ ዓመት ፡ ነገሠ ፤ እናቱም ፡ ዐሚጣል ፡ የተባለች ፡ የልብና ፡ ሰው ፡ የኤርምያስ ፡ ልጅ ፡ ነበረች ።

19 ፤ ኢየሩሳሌምም ፡ እንዳደረገ ፡ ሹሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ አደረገ ።

20 ፤ ከፊቱ ፡ አውጥቶ ፡ እስኪጥላቸው ፡ ድረስ ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቀጣ ፡ በኢየሩሳሌምና ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ ኾኗልና ፤ ሴዴቅያስም ፡ በባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ላይ ፡ ዐመፀ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ካልዕ ፡ ምዕራፍ ፡ 25 ። _____

ምዕራፍ ፡ 25 ።

1 ፤ ሴዴቅያስም ፡ በነገሠ ፡ በዘጠነኛው ፡ ዓመት ፡ በዐሥረኛው ፡ ወር ፡ ከወሩም ፡ በዐሥረኛው ፡ ቀን ፡ የባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ናቡከደነጾርና ፡ ሰራዊቱ ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጥተው ፡ ከበቧት ፤ በዙሪያዎም ፡ ዕርድ ፡ ሠሩባት ።

2 ፤ ከተማዬቱም ፡ እስከ ፡ ንጉሡ ፡ እስከ ፡ ሴዴቅያስ ፡ እስከ ፡ ዐሥራ ፡ አንደኛው ፡ ዓመት ፡ ድረስ ፡ ተከሳ ፡ ነበር ።

3 ፤ በአራተኛውም ፡ ወር ፡ በዘጠነኛው ፡ ቀን ፡ በከተማዬቱ ፡ ራብ ፡ ጸንቶ ፡ ነበርና ፡ ለአገሩ ፡ ሰዎች ፡ እንጀራ ፡ ታጣ ።

4 ፤ ከተማዬቱም ፡ ተሰበረች ፡ ሰልፈኛዎችም ፡ ሹሉ ፡ በኹለት ፡ ቅጥር ፡ መካከል ፡ ባለው ፡ በር ፡ ወደንጉሡ ፡ አትክልት ፡ በሚወስደው ፡ መንገድ ፡ በሌሊት ፡ ሸሹ ፤ ከለዳውያንም ፡ በከተማዬቱ ፡ ዙሪያ ፡ ነበሩ ፤ በዐረባም ፡ መንገድ ፡ ኼዱ ።

5 ፤ የከለዳውያንም ፡ ሰራዊት ፡ ንጉሡን ፡ ተከታተሉ ፡ በኢያሪኮም ፡ ሜዳ ፡ ያዙት ፤ ሰራዊቱም ፡ ሹሉ ፡ ከርሱ ፡ ተለይተው ፡ ተበትነው ፡ ነበር ።

6 ፤ ንጉሡንም ፡ ይዘው ፡ የባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ወዳለበት ፡ ወደ ፡ ራብላ ፡ አመጡት ፤ ፍርድም ፡ ፈረዱበት ።

7 ፤ የሴዴቅያስንም ፡ ልጆች ፡ በፊቱ ፡ ገደሏቸው ፤ የሴዴቅያስንም ፡ ዐይኖች ፡ አወጡ ፡ በሰንሰለትም ፡ አሰሩት ፡ ወደ ፡ ባቢሎንም ፡ ወሰዱት ።

8 ፤ በባቢሎንንም ፡ ንጉሥ ፡ በናቡከደነጾር ፡ በዐሥራ ፡ ዘጠነኛው ፡ ዓመት ፡ በዐምስተኛው ፡ ወር ፡ ከወሩም ፡ በሰባተኛው ፡ ቀን ፡ የባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ባሪያ ፡ የዘበኛዎቹ ፡ አለቃ ፡ ናቡዘረዳን ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጣ ።

9 ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ቤትና ፡ የንጉሡን ፡ ቤት ፡ አቃጠለ ፤ የኢየሩሳሌምንም ፡ ቤቶች ፡ ሹሉ ፡ ታላላቆቹን ፡ ቤቶች ፡ ሹሉ ፡ በእሳት ፡ አቃጠለ ።

10 ፤ ከዘበኛዎቹም : አለቃ : ጋራ : የነበረው : የከለዳውያን : ሰራዊት : ኹሉ : የኢየሩሳሌምን : ቅጥር : ዙሪያዋን : አፈረሱ ።

11 ፤ የዘበኛዎቹም : አለቃ : ናቡዘረዳን : በከተማዬቱ : ውስጥ : የቀረውን : ሕዝብ ፣ ሸሽተውም : ወደባቢሎን : ንጉሥ : የተጠጉትን ፣ የቀሩትንም : ሕዝብ : አፈለሰ ።

12 ፤ የዘበኛዎቹም : አለቃ : ከአገሩ : ድኻዎች : ወይን : ተካዮችና : ዐራሾች : እንዲኾኑ : አስቀረ ።

13 ፤ ከለዳውያንም : በእግዚአብሔር : ቤት : ውስጥ : የነበሩትን : የናስ : ዐምዶች ፣ በእግዚአብሔርም : ቤት : የነበሩትን : መቀመጫዎችና : የናስ : ኹሌ : ሰባበሩ ፣ ናሱንም : ወደ : ባቢሎን : ወሰዱ ።

14 ፤ ምንቸቶቹንና : መጫሪያዎቹንም : መከራተሪያዎቹንና : ጭልፋዎቹንም : የሚያገለግሉበትንም : የናስ : ዕቃ : ኹሉ : ወሰዱ ።

15 ፤ የዘበኛዎቹም : አለቃ : ማንደጃዎቹንና : መቀመጫዎቹን ፣ የወርቁን : ዕቃ : ኹሉ : በወርቅ ፣ የብሩንም : በብር : አድርጎ : ወሰደ ።

16 ፤ ሰሎሞንም : ለእግዚአብሔር : ቤት : የሠራቸውን : ኹለቱን : ዐምዶች : አንዱንም : ኹሌ : መቀመጫዎቹንም : ወሰደ ፤ ለእነዚህ : ዕቃዎች : ኹሉ : ናስ : ሚዛን : አልነበረውም ።

17 ፤ የአንዱም : ዐምድ : ቁመት : ዐሥራ : ስምንት : ክንድ : ነበረ ፣ የናስም : ጉልላት : ነበረበት ፤ የጉልላቱም : ርዝመት : ሦስት : ክንድ : ነበረ ፣ በጉልላቱም : ላይ : በዙሪያው : የናስ : መርበብና : ሮማኖች : ነበሩ ፤ እንዲሁም : ደግሞ : በኹለተኛው : ዐምድ : ላይ : መርበብ : ነበረበት ።

18 ፤ የዘበኛዎቹም : አለቃ : ታላቁን : ካህን : ሰራያን : ኹለተኛውንም : ካህን : ሶፎንያስን : ሦስቱንም : በረኛዎች : ወሰደ ።

19 ፤ ከከተማዬቱም : በሰልፈኛዎች : ላይ : ተሾመው : ከነበሩት : አንዱን : ጃን : ደረባ ፣ በከተማዬቱም : የተገኙትን : በንጉሡ : ፊት : የሚቆሙትን : ዐምስቱን : ሰዎች ፣ የአገሩንም : ሕዝብ : የሚያሰልፍ : የሰራዊቱን : አለቃ : ጸሐፊ ፣ በከተማዬቱም : ከተገኙት : ከአገሩ : ሕዝብ : ስድሳ : ሰዎች : ወሰደ ።

20 ፤ የዘበኛዎቹም : አለቃ : ናቡዘረዳን : ወስዶ : የባቢሎን : ንጉሥ : ወዳለበት : ወደ : ራብላ : አመጣቸው ።

21 ፤ የባቢሎንም : ንጉሥ : መታቸው ፣ በሐማትም : ምድር : ባለቸው : በራብላ : ገደላቸው ። እንዲሁ : ይሁዳ : ከአገሩ : ተማረከ ።

22 ፤ የባቢሎንም : ንጉሥ : ናቡከደነጾር : በይሁዳ : ምድር : በቀረው : ሕዝብ ፣ ላይ : የሳፋንን : ልጅ ፣ የአኪቃምን : ልጅ ፣ ጎዶልያስን : አለቃ : አደረገው ።

23 ፤ የጭፍራዎቹም : አለቃዎች : ኹሉ ፣ የናታንያ : ልጅ ፣ እስማኤል ፣ የቃሬያም : ልጅ ፣ የሐናን ፣ የነጦፋዊውም : የተንሐሜት ፣ ልጅ ፣ ሰራያ ፣ የማዕካታዊውም ፣ ልጅ ፣ ያእዛንያ ፣ ሰዎቻቸውም : የባቢሎን : ንጉሥ : ጎዶልያስን ፣ እንደ ሾመ ፣ በሰሙ ፣ ጊዜ ፣ ወደ ጎዶልያስ ፣ ወደ ምጽጳ ፣ መጡ ።

24 ፤ ጎዶልያስም ፡- ከከለዳውያን ፣ ሎሌዎች ፣ የተነሣ ፣ አትፍሩ ፣ በአገሩ ፣ ተቀመጡ ፣ ለባቢሎንም ፣ ንጉሥ ፣ ተገዙ ፣ መልካምም ፣ ይኸንላችኋል ፣ ብሎ ፣ ለእነርሱና ፣ ለሰዎቻቸው ፣ ማለላቸው ።

25 ፤ በሰባተኛው ፣ ወር ፣ ግን ፣ የመንግሥት ፣ ዘር ፣ የነበረ ፣ የኤሊሳማ ፣ ልጅ ፣ የናታንያ ፣ ልጅ ፣ እስማኤል ፣ ከርሱም ፣ ጋራ ፣ ዐሥር ፣ ሰዎች ፣ መጥተው ፣ ጎዶልያስንና ፣ ከርሱ ፣ ጋራ ፣ በምጽጳ ፣ የነበሩትን ፣ አይሁድንና ፣ ከለዳውያንን ፣ እስኪሞቱ ፣ ድረስ ፣ መታቸው ።

26 ፤ ከለዳውያንም ፣ ፈርተው ፣ ነበርና ፣ ከታናሹ ፣ ገሮሮ ፣ እስከ ፣ ታላቁ ፣ ድረስ ፣ ሕዝቡ ፣ ኹሉ ፣ የጭፍራዎቹም ፣ አለቃዎች ፣ ተነሥተው ፣ ወደ ፣ ግብጽ ፣ መጡ ።

27 ፤ እንዲሁም ፣ ኾነ ፤ የይሁዳ ፣ ንጉሥ ፣ የአኪን ፣ በተማከረ ፣ በሠላሳ ፣ ሰባተኛው ፣ ዓመት ፣ በዐሥራ ፣ ኹለተኛው ፣ ወር ፣ ከወሩም ፣ በኻያ ፣ ሰባተኛው ፣ ቀን ፣ የባቢሎን ፣ ንጉሥ ፣ የሮማሮዴክ ፣ በነገሠ ፣ በአንደኛው ፣ ዓመት ፣ የይሁዳ ፣ ንጉሥ ፣ የአኪንን ፣ ከወህኒ ፣ አወጣው ፤

28 ፤ በፍቅርም : ተናገረው ፣ ዙፋኑንም : ክርሱ : ጋራ : በባቢሎን : ከነበሩት : ነገሥታት : ዙፋን : በላይ : አደረገለት ።

29 ፤ በወሀኒም : ውስጥ : ለብሶት : የነበረውን : ልብስ ፣ ለወጣለት ፤ የአኪንም : በሕይወቱ : ዘመን : ኸሉ : በፊቱ : ኸልጊዜ : እንጀራ : ይበላ : ነበር ።

30 ፤ ንጉሡም : በሕይወቱ : ዘመን : ኸሉ : የዘወትር : ቀለብ : ዕለት : ዕለት : ይሰጠው : ነበር ❖